

የኢትዮጵት ሥራ

አዲስ ወደ ስሜ በረን

1 ተወጻለሁ ሆኖ፤ አየሰሳ ለማድረግና
ለማስተማር የቃመን ሁሉ ቅድም
በለው መጽሐፎ የልጭ ለማረጥው አዋ
ሪያ በረንበት ቅን ያልፈ ለመረጥው አዋ
ሪያ በመንፈሰ ቅድሙ አማካይነት የሰጣ
ቃው ተሳካሬ ነው፡፡ የከላማማችው በቋላ
ራስ ቅርቡ ቅርቃው መሆኑን ለአንበሮ
በዚህ ማስረጃ እያደንበገኝ አርባ
ቀንም በአሁ በአሁ አየታቸው ለለ አቶ
ክብረር መንግሥት ገንዘብው፡፡
“እነርሱም የር በማረድ ቅቅም ለለ
አንዳሸ ሌላ አዘተው፤ “እነየሩሳሌም
አትወጪ፤ ንር የን እኔ ስፍጋ የስ
ማቃወቂን፤ አብ የሰጠውን ተሳፋ መብቃ፤
የኩርንበ በዚህ አጥምና እስርና፤ አናንተ
የን ከተቀት ቅን በቋላ ለመንፈሰ ቅድሙ
ትመቃቄቃሁ፡፡”

“እነርሱም ተሰብሰቦው ለለ፤ “ቻ ሆኖ፤
የእራሱኬልን መንግሥት መልሮሁ የምታቸ
ቀምበት ገዢው አሁን ነውን፤ በለው መብ
ቃቱ፡፡

“እነርሱም አንዳሸ አዘተው፤ “እብ በዝ
መለጥ የወሰኑውን ገዢ ወይም ወቀት
ማቃወቂ ለአናንተ አላተሰጣቸሁም፤ የገዢ
የን መንፈሰ ቅድሙ በአናንተ ቅድሙ በዝ
ርድበት ገዢ ተቀባዩትሁ፤ በእ
የሩሳሌም፤ በይሁዳና በማርያም ሁሉ፤ እስከ
ምድር ደርጅ ደረሰ ምስክርሱ ተሆናቄቃሁ፡፡”

የይሁን ካል በቋላ አየተ ወደ ልይ በረን
ድመናም ከዚያቸው ለመረጥው፡፡

“**10**እነርሱም በማረድበት ገዢ ተነሮ በለው
ወደ ስሜ ለመለከተ፤ እናሁ፤ እናወቃ
ልብስ የለበት ሁለተ ለምት ደንጋት አው
ገባቸው ቅመ፤ **11**እንዳሸም አደቃው፤ “እና
ንት የገልጻ ለምት ሆኖ ወደ ስሜ አየ
ተመለከተቸሁ አሁሱ የቆማቃሁት ለምን
ድን ነው? ይህ ከአናንተ ሆኖ ወደ ስሜ
ሰርጋ ደቃቃሁት አየሰሳ ለለ ወደ ስሜ
ሰመጥ አንዳሸቃሁት በእሁ ሁኔታ ደመለ
ኩል፡፡”

ማቃወቂ የይሁዳ ምትና ተመረመ

“**12**እነዚያም ደጋረ ቤይት ከተባለው ተራራ
ወደ አየሩሳሌም ተመለከት ይህም ተራራ
ከአየሩሳሌም የሰንበት መንግድ ይህል
ይርቃ እስር፡፡ **13**ወደ ከተማቃቃቁም በገብ
ገዢ ወደማድረሰበት በገቢት መብ፤ እነዚ

14 በቃቃ፡ 3:23
15 ቅ:9:11
መ: 28:19:20
ማር: 30:
16:19 ቃ:13:18
15:16:19
17 ቅ:3:2: 28:17
አ:24:34:36
መ: 20:19:26
21:1:14:14:15:5-7
18 መ:27:14
አ:24:49:
የአ:14:16:
ሁ:2:33
19 ቅ:1:4:8
አ:17:11:
ሁ:3:21
1:7 ቃ:29:29:
መ: 10:2:13:
አ:24:36
20 ቅ:28:19:
አ:24:48:አ:24:
2:1:4:8:1:25
21 ቅ:2:9:16:19
22 የአ:20:12
23 ቅ:16:27:
24 ቅ:21:1:
አ:24:52
25 ቅ:10:2:4:
ማር: 16:19:
አ:6:14:16:
ሁ:9:37: 20:8

ህም እጥጋዊ፤ የአንበት ያልቀበ፤ እንደር
የሰ፤ ፍልቻዊ፤ ቅማዊ፤ በርተለማቻዊ፤
ማቃወቂ፤ የእልፍየሁ ሌይ የልቀበ፤ የኩና
የተባለው ለማየትና የልቀበ፤ የኩና
የሰ፡፡

“**14**እነዚያም ሁሉ ከስተዋና ከእየሰሳ
ከማርያም የር አንዳሸሁም ከዚያቸው፤ የር
በአንድ፤ ለለ ለሰማ ያለማቃረጥ ተማቃው ይረ
አዋ እስር፡፡

“**15**እነዚያም ቅጥት፤ እጥጋዊ መቶ ሂያ
በማቃወቂ ወንጀቷል መከከል ቅዱ፤ **16**እንዳሸ
ለለ፤ “ወንጀቷል ሆኖ፤ አየሰሳ ለየሰት
ለምት መር ለለ ለምት ለለ ለህድ መን
ፈለ ቅድሙ አለቀድሞ በዳዋት አና የተናገ
ረው የመከናፍ ቅል መረዳም ለለበት፤
17እርሱ ከልቶ አንዳሸ አንዳሸ ተቀጥር በእሁ
አገልግሎት የመሰተና ዕድል አንድቂ
እስር፡፡”

“**18**“ይህ ለወ ለለ ከኩ ለመው በተኩ
ፈለው ቅል መረት ገዢ በእርያም በግንባኑ
ተረዳዋ ለውነቱ እመከከል ቅድሙ ለኩድ
ሁኔታ ለቃወቂው ተዘጋጀ፤ **19**ይህም በእየሏ
ለለም በማቃወቂ ለለ ለዘን ተሰማ
መረቱም በቃወቂው እነልዳም፤ ተብሎ
ተጠሪ፤ ተረጋሚው የድም መረት
ማለት ነው፡፡”

“**20**እጥጋዊ በመቀበል አንዳሸ ለለ፤
“በመዘመር መከናፍ፤”

“መጥረዋው ባደ ተሆኑ፤
የሚርባቸው ለወ አይገኝ፤ ደማማም፤
የመተናገኘ ለለ ለወ ይመሰናው፤
ተብሎ ተረጋኤል፤”

“**21**እነዚያም ቅድ አየሰሳ በመከከለች፤ በግብበ
ቃና በመበት ገዢ ሁሉ፤ ከልቶ የር ከ
በኩድ መከከል አንዳሸ ለወ መመረጥ ይስ
ፈለዋል፤ **22**ይቃወቂ፤ ከየተገበ ተምቀት
ቃወቂ አየሰሳ ከልቶ ተረዳዋ እመከከለች
ቃና ደረሰ የሰበ መሆኑ ለለበት፤ ምክን
የተናገ ከእነዚያም ለምት አንዳሸ ከልቶ የር
የተናገዙው ምስክር እንዳሸም ያስፈልጋል፤”

“**23**እነዚያም አየሰመ የሚለቸው፤ በርበያ
የተባለውን የሰንበት መቃቃውን ሁሉ፤
አቀረቡ፤ **24**እንዳሸሁም ለለው ዘለ፤ “ቻ
ሆ፤ ከንተ የሰጠውን ሁሉ ለለ ቅዱውለሁ፤

“**12** አንዳሸ ለለ አንዳሸ መቶ ምትና ገዢ ነው፡፡
15 ወይም አጥቃቄ

“ ‘ኩታ ቤታዎን፣
35 መልካም ሰራተኞች አስከ
ማግሪውን ይረዳ፣
በቀኑ ተቀመጥ አለው፡፡

36^{ee} አንጻርሃህ እኩለከሰር ይህን ላይንት
የላቀቃዱሁትን እያሳይና ተታም ከርስተካውያም
አንጻርራለሁ የለበራራል መነሻ ሆሉ ያረዳዋ”
37 አብዕውም ይህን በላም ገብ ልማትዎ
እኝም ተኋክ እጥመበኝ ለለመቻም ስም
ይሸቱት፣ “መደረግም ሆኖ ተፈፀም የዚ እና
ድርሃም?” እላችዎ::

6417: 931:3542:
6417:24:141:21:16:
117:12
242 ተከብ:14: 19:
28:20: ተከብ:1:14
243 ተመ:5:12
244 ተመ:4:32
245 ተመ:19:21:
አ:የት12:33:18:22:
የ:የት4:34:35:6:1
2
2

³⁸ ተርጓም እንደሆ አላቸው፡ “በዚህ
በብ፡ ገዢ አታቸው እንዳረዳቸው፡ እና
የጋድግቻ፡ በአያስስ ከርስጥስ ስም ተጠ
መቁ፡ የመንፈስ ቅጽ-ቢንግም ስጠቃ ተቀባዩ
ተቻ፡፡ ³⁹ የተሰራው ቅል ለለፍንትና ለል
ቃቻ፡ እንዲሁም ካቸው ከመከናዣ ወደ ሪፖ
ለማጠረቸው፡ በረቱ ለለ-ትም ለ-ለ ንዑስ፡”

⁴⁰Ուղար ԱԻ. Ք. ՁԱ ՀՐՄՈՒՆՀԱՐԴՎՈՒՄ: “ԱԽԱՍ
ՊՄՊՄ ԴՄ-ԱԾ ՀԱՐԴՎՈՒՄ ՀԱՅՆ” ՈՄՊԼԴԴ
ՀԱԾՈՒՆԻՖԲԴՎՈՒՄ:: ⁴¹ՔԱՆՀ ՔԻ-ԳՈԱՆԴՎՈՒՄ Դ-Թ
ՄՎՖ: ԱԻ.Ք ՔՆ ՄՈՒԴԴ ՌԱ ՔԱԾ ՈՄՊԴ
ՈՎԱ-ԴՎՈՒՄ ԴԵ Դ-ԹԱՄԿԵ::

የኢ.ፌ.ዲ.ቁ. የግብረተ እና

⁴²ՀՆՃՐԴՈ ԱՌՎԿԸՔԻ ՔՄՄՍԵՒԾ ՈՒ
ԱՇԴԻ ՀՆՅԸՆՄՎԴՐՈ ԱՄՓԱՀՈՒ ԱՇԽՈՒԴ
ՔՄՄԻ ՀՈԸԸ: ⁴³ԱՌՎԿԸՔԻ ՀՆՅ ԱՌ ՔՄ
ՔԸ ՔՄՄԸԴ ԲՑԱՀ ՈՂ ՀՈԸԸ: ԱՄ
Մ-Ը ԳԸՄԴԻ ՀՋԸՆՈՒԴԻ: ⁴⁴ՔՄՄԴԻ Մ-Ը
ԱՌՅՆԸՆԻ ՀՈԸԸ: ՔԱԴՎՄՎԴՐՈ Մ-Ը ՉՀՃ
ՀՋԸՆՈՒԴԻ: ⁴⁵Մ-ԸԴ-ՔՄՎԴՐՈ ՀԱՌԵԴ-ՔՄՎԴՐՈ
ՀՋԸՆՈՒԴԻ: ԱՀՅՅԵՅՅԵՅ ԱՄ ՔՊՎԸՆԱՐ
Մ-Ը ՔՄՎ ՔԸՆՈՒԴԻ: ⁴⁶ԱՊԸԸՆԻ ԱՌ-
ՄՓԳԸ ԱՀՅՅԵՅՅԵՅ ՖՐԵԴ-ՔՄՎԴՐՈ: ԱՌ-Ք

230 *מִתְבָּלֵל*:
231 *מַעֲלֵה*16:10
232 *פְּרָא*:*לְאָפָר*
 24:48
233 *מִתְיָנֵה*16:19;
*מִתְחַדֵּשׁ*19:14;26:
 15:26; *הַמְּרַעֵּת*14:
 10:45; *אַפָּא*2:9
235 *מַעֲלֵה*110:1;
*מִתְבָּבָה*22:44
236 *מְתַבֵּשֶׂת*18:18;
*אַתְּ-בָּבָה*2:11
237 *אַתְּ-פָּסָה*10:
 12:14; *מִתְבַּעַר*16:30
238 *פְּרָא*:
*אַתְּ-בָּבָה*13:1; *מִתְיָנֵה*14:
 11:24; *אַתְּ-בָּבָה*24:47;
*מִתְבַּעַר*20:22;
*הַמְּרַעֵּת*3:19:8;12:16;
 36:38:19;18:10;48:18;
 16:15:33;19:5:2;
*אַתְּ-בָּבָה*12:12
239 *אַתְּ-בָּבָה*4:44:3;
 57:19;16:5;23:
*הַמְּרַעֵּת*10:45;
*אַתְּ-בָּבָה*2:13
240 *מִתְבַּעַר*2:5;
*אַתְּ-בָּבָה*2:15
241 *מִתְבָּלֵל*:
*הַמְּרַעֵּת*4:45:14;
 61:17; 9:31;35:42;
 11:21;24:14;1:21:16;
 17:12
242 *מִתְבָּלֵל*: 19;
 28:20; *הַמְּרַעֵּת*1:14
243 *מִתְבָּלֵל*:5:12
244 *הַמְּרַעֵּת*:4:32
245 *מִתְבָּלֵל*:19:21;
*הַמְּרַעֵּת*12:33;18:22;
*הַמְּרַעֵּת*3:43;35:61
246 *מִתְבָּלֵל*:
 14:19; *הַמְּרַעֵּת*24:53;
*הַמְּרַעֵּת*3:15;21:42

247 $\Phi\#41\text{h}^{\text{CMB}}$
 14:18
3:1 $\omega\eta\#55:17:$
 $\Lambda\cdot\Phi^{22:8}\cdot h\mu$
 2:46:10:30
3:2 $\Lambda\cdot\Phi^{16:20:}$
 $\Psi\eta\#8:3\text{h}^{\text{CMB}}$ 14:8
3:6 $\Phi^{+16:\text{C}}:1:2:$
3:8 $\Lambda\cdot\Phi^{35:6}\cdot h\mu$
 14:10
3:9 $h\mu\#4:16:21:$
3:10 $\Phi\cdot 2$
3:11 $\Lambda\cdot\Phi^{22:8:}$
 $\Psi\eta\#10:23\text{h}^{\text{CMB}}:1$

ወ-ም እንደሸራ እየተረለ በይደንታና በቀኑ
ልብ የመባበ ንርር፡ ⁴⁷ እያዘከናከሱንም እያ
መስጠት፡ በስነዱ ሁ-ዳት የሚገለ ንርር
ታው፡ ቤትም የሚደንብ-ትን በቀጥታው
ለይ ሰላቻ በፊት የዚያው ንርር፡

፳፻፲፭ ገብዕት ለማኑ ፊዜ

3 አንድ: ቅን የተርጋኝ የከንሰለ በፊት-ት
በዚ ይሻውም ካወት በዘመኑ ለቻት፡
ወደ በታ መቅረብ ይመጣ ነገር፡፡ ወደ
በታ መቅረብ ከሚገቡ-ት ለምት ምግባር
አንድ ለምን፡ ለምት በየልጻች ተሞክሱ
“ወ-ወ” በተሳለው የበታ መቅረብ መግበር
በር ጉዳ የሚፈጸም ማ-ት አንድ ካት-ወልድ
ይምና ስነ የህን ሰው ነገር፡ ወ-እርምጃ የተ
ጋኝ የከንሰለ ወደ በታ መቅረብ ባለ-
አይ-ቶ ምግባር ለመኖችው፡፡ “እኔ ተርስም
ከዚ አንድ ዘር ወደ እርስ ተከራር በለው አይ
መ-ፍ፡ “እስቱ ወደ እና ተመለከኗሁ” አለው፡፡
እውቀዹም፡ ከእናስር አንድ ነገር ለማግ
ጥት አለሁ በተተረረት ተመለከተዋው፡፡

፳፻፲፭ ለማኅኊ ስራውን በየዚህ ከዘነበ የሚገኘ
ከሬን

11የተፈመዕም ለማንኛ ካኩርርና የአ
ንስ ገር ተዋዋ በለው አጠቃቃቸው ለላይ ስነወ-
ሆለ በሙሉም እናርሱ ወደ ንብረት የሰ-
ለውን መመልከቶ ወደ ተሳለው ለፍራ-
ለየርው መጠ፡፡ 12ኛጥርሰም ይህን የገ ዘመ-
ኑኝኔህ አለቸው፡ “የእነራሩክ አሁን
ሆይ በዘሱ ለማንኛ ተደናቁቃቸው? ይህ
ጥም በእኛ ገዢ ወይም በእኛ ይፈ-
ቀህ ሰው ይሞ እንዲመለሰበ እንደራሱ
ኞው በመቀመሪ፣ ለማንኛ ወደ ደኝ አተገኘ

“31 ወይም መሳሪያ በግዢና ክርስቶስ፣ በብረሃኝነት መሳያ
ማለት የተቀባዩ መግለጫ ነው፡ እንዲሁም በዋ” 36

3:13 *וְיָהִי* 6:3:6; 9:7-8
27:2; **אֵל** 23:4; **הָרָם**
2:23:5; 30:17; 32:2;
22:14

3:14 *וְיָהִי* 1:24:
15:11; **אֵל** 23:18-
25:1; **הָרָם** 24:7; 52

3:15 *וְיָהִי* 24:48:
הָרָם 2:24

3:16 *וְיָהִי*

3:17 *וְיָהִי* 23:34:
הָרָם 13:27; 22:5

3:18 *וְיָהִי* 1:22:
אֵל 24:27; **הָרָם** 2:
23:17; 2:3; 26:22; 23:

3:19 *וְיָהִי* 1:1; **אֵל**
43:25; 44:22; **הָרָם**
2:38

3:20 *וְיָהִי* 2:11

3:21 *וְיָהִי* 17:11:
אֵל 1:70; **הָרָם** 6:11

3:22 *וְיָהִי* 18:15:
1:8; **הָרָם** 7:37

3:23 *וְיָהִי* 8:18; 19

3:24 *וְיָהִי* 24:27

3:25 *וְיָהִי* 1:2; 3:22:
18:26:4; 28:14; **הָרָם**
2:39; *כֹּוֹן* 9:4; 5

3:26 *וְיָהִי* 22:
הָרָם 2:24; 13:46;
כֹּוֹן 1:16

4:1 *וְיָהִי* 3:7; 16:1:
6:22; 23:34:
אֵל 22:24; 4:
הָרָם 5:17; 23:6-8

4:2 **הָרָם** 17:18

4:3 **הָרָם** 5:18

4:4 **הָרָם** 2:41

4:5 **אֵל** 23:13

4:6 *וְיָהִי* 26:3

4:7 *וְיָהִי*; **אֵל**:
15:23; 13

4:9 **הָרָם** 3:6

4:10 *וְיָהִי* 1:24; **הָרָם**
2:24

4:11 *וְיָהִי* 11:8; 22:
18; 42:8; 16:1; **הָרָם** 10:
43; **אֵל** 21:4; **הָרָם**
2:20; 1:8; **רַבְתָּא** 2:7

4:12 *וְיָהִי* 21:1:
הָרָם 16:5; **הָרָם**
10:43; **כֹּוֹן** 11:14; 1:
1; **מְרַבְתָּא** 1

4:13 *וְיָהִי* 11:25;
וְיָהִי 14:1; **רַבְתָּא** 2:28

4:15 *וְיָהִי* 5:22

4:16 *וְיָהִי* 11:47;
הָרָם 3:6-10

4:18 *וְיָהִי* 7:13:
הָרָם 5:40

4:19 **הָרָם** 5:29

በኢትዮ-እናሸዋ ተሳጠ፡፡³ እናጥርሮና የካንድነት
የታችው፡ ገዢዎም ምሽት ስለ ንርረ አስተኞ
ኋይ ይፈጸመ ሚኒስ በት እናደረሰችው፡፡⁴
“ይህንን እናሸዋ ቅልን ከባመ-ት መከከላል ሲሆ
የሁኔታ አመ-፡ የወንጀቃም ቁጥር ወደ
አምስት ስሆኑ ካና አሉ፡፡

⁵ በማግኘቱም እለቁቻችው-ጥ፡ ምማማለ
ጥቻችው እናኋህሣም የካፍት በኢትዮ-ኤሌክቶ
ተሰብሰቦ፡፡ ወልቀ ከሱፏ፡ ተና፡ ቀያ፡፡
የካንድነት እኩንድርሮና ወልቀ ከሱፏ፡ በተ
ዘመናቸው ሁሉ በዚያ ተገኘችው ንብረ፡፡⁷
“እናርሱም የጥርጋና የካንድነት በመከከላ
አቀመጣ፡ “ይህን ይፈጸማቸው በጥንት ገዢ
ወያዙ በጥንት ሰሞኑ ነው? ” ለለወ መቻችው፡፡

⁸ የዚህ ገዢ፡ የጥርጋ በመንፈሰ ቅዱስ
ተዋል እናኋህሣም እለቁቻ፡ “እናገኘ የካንድነት
እለቁቻና ምማማለውች ሆኖ፡ የዚህ ለለወ
ሽያ ለው ለለ ተፈጸማው በኋላ ለራ፡ እናኋሁት
እናኋ ይነ የምት-ጠረቀና ከሱ፡¹⁰ እናገኘ
በለቀቻቸው-ጥ፡ እኩንድአበር ግን ከመ-
ታን ባለቤትው በኋላው-ጥ፡ በኢትዮ-ኤሌክቶ
ተሰ ለጥ መግኑናና ፍቻቻው-ሙቀመን
እናገኘው ሆኖቻቻው-ጥ፡ የኢትዮ-ኤሌክቶ
ሁሉ ይህን ይውቹ፡¹¹ እናርሱም፡

“ እናገኘ የንጂዴች የፍቻቻው-ጥ፡
የምሳዣን ሰሌዳ የሆነው ይጋጋዙ ነው፡፡

¹² ይነት በሌላ በማግኘው እያደንቃው፡ እናኋሁት
በት ቦታዎች ለለመቻ የተሰጠ ከዚህ ሰሞኑ ለለ
ተቀር ለሌላ ሰሞኑ ከወማይ በታች የለምና፡፡”

¹³ ለለቁቻ፡ የጥርጋና የካንድነት እናኋሁት
በለቀቻቸው-ጥ፡ የኋላ የፍቻቻው-ጥ፡ የፊት
ማኑ ተሸ ለውች መሆኑቸውን ተረጋግጧው
ተኋነቁ፡ ከኢትዮ-ኤሌክቶ እናኋሁት እናገኘው ተኋኜ
በሱ፡¹⁴ የተፈመው-ጥ ለው እኩያው ከእኔ¹⁵ ሰሌዳ
አጠ፡፡ የሚገኘው-ጥ፡ እናኋሁት መቻቻው-ሙቀ
አከባ፡፡ ከዚህ ሰሞኑ ለአንድነት ተሰብሰቦ
ተመከከሩ፡¹⁶ እናኋሁም ተባባል፡ “እናገኘ
ህእኔወን ለውች ግን እናደርጋቸው? ” ለለ
የፍቻቻው የሚገኘው ሁሉ በእኔርሱ እናኋሁት
ይፈጸማው ይጋጋዙ ፍቻቻው-ሙቀአል፡ ለለወ
ይህንን ማስተባበ እናኋሁት：¹⁷ ይህን
እናኋሁት፡ ይህ ንብረ ከእናገኘው በአጠ፡፡ መከ
ከላ ይሰጣት እናደረሰፋ-ጥ፡ እኩንድወን ለውች
ያሞሙች ለለወ ሰሞኑ ለማግኘው እናኋሁት
እናደመቻቻቸው፡፡”

¹⁸ Առաջարկություն Ունե՞ք Առաջնա ՈՒՐ և
ՀԱՅ ՀՅԱՅ ԵՐԿՐՈՎ ՀՅԱՅ ԵՐԿՐՈՎ ԵՐԿՐՈՎ
ՀԱՅ ԵՐԿՐՈՎ ՀՅԱՅ ԵՐԿՐՈՎ ԲԻՆԱ ՊՅԱ
ՄԱԼԱՅ ՀՅԱՅ ԱՀՅ ԵՐԿՐՈՎ ԵՐԿՐՈՎ ԵՐԿՐՈՎ
ՔԱՖ ԱՀԿՐՈՎ ՄՈՒ

ለቁጥር የደረሰ ማንም አልነበም፡
ሁምም
አሁን አይሸም የዚብጀቸው ነበር፡¹⁴በዚ ወጪ
ዶቻቸ ሲችቸው ከሆነ ወደ ገዢ በኋታ
ሳይመት ወደ እነርዕ ይጠበሙና ነበር፡
¹⁵ከዚህም የተነሱ ድጋፍ በዘመኑ ሰላም
በደንብ ጥወቂ እንዲ በተቀቸቸ ስራ እንዳ
የርፍባቸው በማለት አመምተችቸን ወደ
ወጪ አያዥው በወልደ በቃፅና በመግለጫ
ገዢ የስተኛ ነበር፡¹⁶በአያሳለም አካባቢ
ከሚገኘ ከተሞች ከመምተችቸንና በር
ነጥረው መፍፋስት የሚያችቸትን ይዘው
የሚመጣት ስወች እነበዚ ወጪ ይጠበቃቸው
ነበር፡ የመጠኑም ሁሉ ይፈው ነበር፡
ክዋርቸ መከራና ሌጅት ይረዳዋቸው

¹⁷ከዚህም የተነሱ ሌ.ቁ ከህናቱ እነረ
መት የነበሩት የስጋቸውያን መን ሁሉ
በቅድት ተሞላ፡¹⁸ክዋርቸንም ይዘው
ማረጋገጫ ቤት ከተቻቸው፡¹⁹ይህን እንዲ
ሚደርግ መልካ በለላት የእነር ቤት ይችቸ
ከፍቶ አውጥቸው፡²⁰“የሸ፣ በዚ መቆይ
ሰጠ አደባባይ ቅመ፡ የዚህንም አይወቸው፡
ቍል ሁሉ ለአሁን ጥሩ” አልቻቸው፡

²¹እንዲ ነገም፣ በተገኘቸው መመረት፡
ወደ በተ መቆይሰ አደባባይ ባጥው ምዝ
በት ማስተማር ይመሩ፡

ለቁ ከህናቱ ከእርስ ወር የነበሩት
መተቻወ የአይሁዳን ስንና የእነራሳልን
ሽማግላቸው ተጠሪ በመለ በእንደሬት
ሰበሰቦ፡ ክዋርቸንም እንዲያመጠ ስወቸን
ወደ እነር ቤት ስነ፡²²የተሳሳተው ወደ
እነር ቤቱ ዓይወ በዘመ አገልግሎቸው፡
ተመልወው እንዲሁ አድቻቸው፡²³እነር
ቤቱ በሚገኘ ተከላይ፡ መቀቸቸው በበኩ
ገዢ ቅመው አገኔን፣ ከተኩ ስንጠን የገ
በወሰኖ ማንም አልነበም፡”²⁴በዚ መቀ
ይሰ ተበቃ ቅመና ከህናቱ እለቸቸው ይህን
በሰመ ገዢ በንገሩ ተገረሙ ማንም ተረጋ፡

²⁵በዚ ሆነ እንደ ስወ መጥቶ፡
“እኔም፣ እነር ቤት የስተኛቸው ስወቸ
በዚ መቆይሰ አደባባይ ቅመው ምዝበ
አድባተማና ዓቸው” አልቻቸው፡²⁶የጥበቃ
ጥመም ከወቻቸው ወር ዓይ፡ ይዘ አመጣ
ቸው፤ ይመግኘቸው የገኘ እነበዚ በደንብ እን
ዳይመግኘቸው ሰለ ፍርድ የሆነወቸው
ነበር፡

²⁷ክዋርቸንም አግጣቸው በሽንጫው
ቁጥር እቃቸቸው፤ ሌ.ቁ ከህናቱም እንዲሁ ሌ.
አ መ ቁጥር፡²⁸በዚ ስወ
አንዳቸለተምኑ በተ በቁ እስጠኞቸቸው፡
ነበር፡ እንደት የገኘ እንዲያለምኑ
በተምህርቸው ጥጋቸቸት፡ የሚያው

5:13 አያንድ ለዚ ስወ ዋና ተጠያቄ ምት
አጥርጋን አርማቸው፤
5:14 አሁን 2:41
5:15 አሁን 19:12
5:16 ማቻ8:16
ማC16:17
5:17 አሁን 4:13
15:5
5:18 አሁን 4:3
5:19 ማቻ6:17
ዘዚ2:2
ማቻ34:7-76
1:20/2:13:19
28:2-ለ.ቁ1:11:2:9
የክቡ12:2/ዘመ8:26
10:3/12:7/23:16:2
6:27:23
5:20 የአ6:63:68
5:21 ቀ-27:34
41:ማቻ5:22:4:6
4:5:6
5:22 አሁን 12:18: 19
5:24 አሁን 4:1
5:26 አሁን 4:21
5:27 ማቻ5:22
5:28 ማቻ23:35
27:25/አሁን 2:23:
36:13:14:15
4:18: 7:52

አናንድ ለዚ ስወ ዋና ተጠያቄ ምት
አጥርጋን አርማቸው፤
29አጥርጋን ሌሎች አዋርቸው መልወው
እንዲሁ አለ፡ “ከዚ ወልቅ ለእነዚሁ አይሁት
ገዢ ለቅጥሹ የገደግቸው፤ እያሳሰን
የአጥርቸውን አማካና ከመተቻቸን አስነውው፡
31እርስ እንደሁኔል ጥስትና የጥበቃ
ቁጥር መያዜ ይሰጥ ይሰጥ ተጠያቄ
የገዢ ይሰጥ ይሰጥ ተጠያቄ፤ እነዚሁ
የሁሉ ሰራ እንዲ አዋር በቅጥሹ ከፍ ከፍ
አይደገው፡³²አናንድ ለእነዚሁ ነገሮች ምስ
ነር ነን፡ የሚያው እግዢአብርር ለማቻ
ዘዚት የሰጠው መንፈሰ ቅዱስ ምስስር
ወጪ፡”

³³ለዚ ይመግኘው ይህን በስመ ሆነ ክናድ ተከጠ፡
ለገዢ ይመግኘው ልለት፡³⁴ገኘ ሆነ በስጠበ
ሁሉ ክናድ የተከበሩ እንደ የሰነ መም
ሁር፡ እርስ ማግላቸው የሚለት ልረዳዊ
ተኑሬው በሽንጫው መከከላ ቅመው ክዋርቸ
ቁጥር ወደ ወጪ አውጥቸው ልጥቻቸት ሆነ
እንዲያያዙቸው ለአሁ፡³⁵ለሽንጫውም እን
ዲሁ አለ፡ “የእነራሳል ስወቸ ሆኖ፤ በእነዚሁ
ስወቸ ገዢ ልረዳዊ ልላቅና ልጥቻቸው ተን
በጥቻቸ ልጥቻቸ፡ ይገባቸል፡”

³⁶ከዚሁ ቅዱስ ቅዱስ ሰነድ ተልቅ
አዋር ልላቅ መቀመጥ ተኑሬው፤ እናት
መቶ የዚ ስወቸ ተቀብቸ፡ እናር ሆነ
እርስ ማግላቸው ልለት፡³⁷የእ
ሰነድ በቅጥሹ በስጠበ ምርመራ ወቅት
ገለጻው ይህን ተኑሬው ስነ እና እና
ኤት፡ ተከታይ እንዲሁነር ሆነ፡³⁸የእ
ሰነድ በቅጥሹ ተቀብቸ፡ እናዚሁ ስወቸ ተው
አናንድ ይመግኘው፤ እናየቅው ወይም
እድልቸቸው ከሰው ከዚ ይመረዳኝ፡³⁹እነዚሁ
እና እና የሚያው እና እና የሚያው እና
ስወቸ ተኑሬው፤ ይህንም እና እና እና እና
አናንድ ይመግኘው፤”

⁴⁰እርስ ምስ ከፍ ተቀብለው፤ ክዋር
ቁጥር እስጠኞቸው እስጠኞቸው፤ የሚያው
እና እና የሚያው እና እና እና እና እና
ለቁ ይመግኘው፤

⁴¹ክዋርቸንም፤ ሰለ ስወ ወርዳቸቸ
ለመቀበል በመስቀቸቸው ወሰ እና የቅው
ከሽንጫው መተቻወ ዓይ፡⁴²የጥበቃቸው፤
በዚ መቆይሰው ሆነ በቅብሩ እና የቅበሩ
እርስ እርስ መሆኑን ከማስተማርና
ከመሰከሩ ከፍ ወደ እና እና የሚያው እና
ስወቸ ተኑሬው፤

የሰባቸ የሚያው መመረት

6 የቁጥር መካመ-ርት ቁጥር አየጨመራ
በዚሁ በቅጥሹ ወቅት፤ ከዚ እና

¹⁶ ወይም መቻ

⁴² ወይም መቻ

ዕመት አይሁድ በይሁዳ ይኖሩ በንብረት
አይሁድ ላይ አገልግሎም፡ የሚከተሉትም
በየሰለቱ በሚከተሉበት የሚገኘ የሚያደርግ እው
ሸጊ ላይ ካናርሱ ወጥን የሆነት መሰላ
ቶች ታሳ ተሰላው ነበር፡ የሚከተሉበት
ሁሉም ተዋርቃቸት ሌሎች ይቀመጥኩት
በኢትዮጵያ ስለሚሰው እንዲሆ እለ፡ “እኛ
የሞኑትን አገልግሎት ለማስተካገድ ስንጻ
የለማክበብርና ቅል አገልግሎት መተወ
አይገባም፡ የሚከተሉበት መጽድቅዎች ሆኖ
ከእኔ የኝነት መካከል በመንፈሰ ቅዱስና
በጥበብ የተሞላ ለመሆናቸው
የተመስከረለቸውን ስቦት ለማች የሚረመ፡
ይህን ንጂሬነት ለእኔ ሲሆን እንደሚባለሁ “እኛ
የን በፊዴትና በቁል አገልግሎት
እናተረጋገጫ፡”

ጀትዏል ሆኖታውን ይሳ እናሁ፡ በአምስትና
በመንፈሰ ቅዱስ የተሞላዎች ለሰጣቸውንና
እንዲሆም ፈልጻቦና፡ ተከተለበና፡ እቅዱ
ና፡ ተዋጥና፡ ድርማዎችና ወደ የሀብት
ና ተጠቶ የሚረመውን እንዲከፈዋውን እቅ
አዋጅ መረመ፡ እናነበሆናም እምተተው
ተዋርቃቸት ዘተ አቅራቢዎች፡ እነርሱም
ከዚለም በኩል እኛታውን መካናቸው፡፡

የደጋጋሚነቱበርም ቅል ስሮና፡ ይጋ
6:2 ኰመኑ11:26፡
6:3 ኰመኑ14:12፡
6:3 ኰመኑ18:21፡
6:3 ኰመኑ13:13፡
6:3 ኰመኑ15:5፡
6:3 ኰመኑ16:1፡
6:4 ኰመኑ1:14
6:5 ቅጽ፡
6:5 ቅጽ፡
6:5 ኰመኑ55:60-
8:5-40፡ 11:19፡
21:18፡ 22:20
6:6 ቅጽ፡ 8:10፡
27:18፡ ፭ርጃ፡ 23:
6:6 ቅጽ፡ 1:24፡
9:17፡ 19:6፡
28:8፡ 10:የሙጥ፡ 4:1
6:7 ኰመኑ2:41፡
12:24፡ 19:20
6:8 የሙጥ፡ 44፡
6:9 ቅጽ27:32፡
6:9 ቅጽ፡ 2:9፡
15:23፡ 41፡
22:3:12፡ 34
6:10 እዋጥ፡ 21፡
6:11 እዋጥ፡ 21:10
ማቁ፡ 26:59-61፡
6:12 ቅጽ፡ 22፡
6:13 አመኑ1:መ
27:12፡ ቅጽ፡ 24:1፡
6:14 የሙጥ፡ 19፡
6:15 እዋጥ፡ 1:21፡
26:3:28፡ 17፡

የእስጠናቁጥር መያዝ
፡በዚህ ነገር አስጠናቁጥር ይጋኙ ተደልድ
ተዋል ቅ. ስነዕስ መከናወል ይጋኙ ከሚታ
ኝ ቅ. ታምራው የልክትና ያደርግ ነበር::
የኋላ መፈጥቅ የሚሸጠው ቅ. በለው የሚጠ
ረው የሚሸጠው እሳት የሆነ ከቀረናና
ከለበኩረርናቸው፣ እንዲሁም ከከላቻቻና ከለ
ይሆ እውጭታዴቅ የመጠጥ ስምምነት ተዋወጥ
አስተያየት አስጠናቁጥር ይከላከለት ይመር::
የሁኔታ እንደ ይጥሩበት የነበረውን ጥብቅ
በኋላ መፈጥቅ እዋቅታዴም::

11 ለለዘመኑ የኩል ተመሳሪያ በአን
ዘመኑ አብርሃር ገዢ የደረሰ ቀበሌ ቅዱ
ስምተኞል” የሚሉ ልማትና በለውር አካይች፡፡
12 በዘመኑ ሆኖታ ስጋብርና፡ የእነዚ ሪ
ማግለ ምቻናና ያወጣ መምጣራትን በ
ማግኘጥ፡፡ እስመናና እስይዝው-
በአይሁድ ስንጻ ፍት እቅረብ፡፡ 13 እንዲህ
በለው የሚመሰ ክሩ የፈጸም-
መስከርቻዎም እቅመ-በት፡ “ይህ ለው-
በተቀብለው ማረራና በአገት ገዢ የደረሰ ቀበሌ
ውናገሩን በፍጋዣ አላተ ወም፡
14 ምክንያቱም ይህ የኩል ተመሳሪያ አየ
ይሁን ማረራና እንደማግኘውና ከመ-በ
የተቀብለውን ወጪ እንደማግኘለው-ተ ሲኖር

6+2 *h^m*11:26;
*o*4:12;
6+3 *h^m*18:21;
*o*13:13;
*o*4:15;
*h^m*1:16
6+4 *dh^m*1:14
6+5 *Phi*:8;
*o*4:15;
*h^m*7:55-60;
5:40-41; 11:19;
11:22; 18:22;
6+6 *h^m*8:10;
17:18; *h^m*23:
*h^m*1:24;
17:19; 19:6;
28:8; *h^m*4:14
6+7 *dh^m*2:34:1;
2:24; 19:20
6+8 *Phi*44:8
6+9 *h^m*27:32;
*h^m*2:9;
5:23:41;
12:3; 23:34
6+10 *h^m*21:15
6+11 *h^m*21:10;
*h^m*26:59-61
6+12 *h^m*5:22
6+13 *h^m*23:1; *am*
17:12; *h^m*24:15;
*h^m*7:48; 12:21;
6+14 *h^m*2:19;
15:1; 21:21
16:3; 23:19

6:15 *מִבְּשָׁבֵךְ* 22
7:2 *מִבְּנֵי* 11; 31
 5:7; *מִבְּנֵי* 29; 3:
 22; 1
7:3 *מִבְּנֵי* 12; 1
7:4 *מִבְּנֵי* 12; 5
7:5 *מִבְּנֵי* 12; 7; 17;
 26; 3; *מִבְּנֵי* 11; 13
7:6 *מִבְּנֵי* 8; 11;
 2; 40
7:7 *מִבְּנֵי* 15; 13;
 4; *מִבְּנֵי* 12
7:8 *מִבְּנֵי* 17; 9; 14;
 21; 2; 42; 5; 26; 29;
 31; 35; 30; 5; 13; 17;
 35; 36; 16; 18; 22
7:9 *מִבְּנֵי* 37; 4; 11;
 88; 39; 22; 1; 23; 10; 11;
 05; 17; 1; 16; 24
7:10 *מִבְּנֵי* 41; 37; 43
 39; 11; 05; 20; 22
7:11 *מִבְּנֵי* 44; 1; 54
7:12 *מִבְּנֵי* 42; 1; 2
7:13 *מִבְּנֵי* 45; 1; 4; 16
7:14 *מִבְּנֵי* 45; 9;
 04; 26; 27; 1
מִבְּנֵי 5; *מִבְּנֵי* 10; 22
7:15 *מִבְּנֵי* 46; 5; 7;

አዲስ የወጪ

15 ԱՌՋՆՎՈՐ ԴՓՄԾՈՎ ԲՆԱԿՆԵՄ ՍՃ-
ՀՆՈՒՔՆՈՅ ԵՒԽԸ ՊԼՄ ԱՄԱԼԻԵՒ-
ԿԵ ԲՄԺՀԻ ՀԴ ՄՈՋԱ ԺՐԵՄՈՎ::

እስጠና-ኩስ ቤትንበው ፊት የደረሰው ዘግግር

7 ሌ.ቁ ክህናትም፣ “ይህ የቀረበበህ ክስ
እውነት እውን?” አለው::

፪፻፷፭ ከከልዳውያን ምርጫው ወጥቶ
በኋና ተቀመጥ፡ ከሰበታዊ ፖት በረሳ፣
አሁን እናገተት ወይምትናይበት ወይሸህ
አገር አመጣዎ፡፡ ስነዚም ማረጋገጫ
ሙጥ ቅሁል እንዲ ሆኖት አልበጣዎም፡
ነገር ዘን በዘመን ገዢ ምንም ላይ ለይቶ
ለው እርስዴ ከእርስዴ በረሳ ከፋይ ወይፈሩን
እንደሆዎች እቅዴሚያ ቀልተ፡፡

ኋት የመግለጫውን አዝ-ብ እኔ ድግሞ አቀ
ማቅልሁ:: ክዘዕያም አገር ወጥተው በዘረሱች
ለይሸ የመሳከራቸል:: ይዘዕያም የሚገረቻትን
ነፃጋ ሰጠው:: አጋርሆም ይሰላቁን መለድ::
በለምንትታዕውም ቅን ገዢው:: ይሰላቁም
የደቅበት መለድ:: ያደቅበም በሥራ ሁሉቱን
የነጋጌ አዋጅች መለድ::

“የኋላይ አስተዋወ በየሰራ ቅዱታው
በጠርናት ወደ ሻጭ ስጭ-ት፡ እቅዱከልኩ ጉን
ከእርስ የር ሰላ ንጋ፡¹⁰ ከመከራው ሁሉ
አውጥው፡ በግብም ጽሑያ በራሮን ፊት
ጥብስ ተብስ አገዳለው፡ ሁርማም በግ
ብኩ በዚት መግማሚቱ ሁሉ ገጽ ተሳፋ
እኔኝ ስጭው፡፡

¹¹በዚም ገዢዎም በዚብና በከናዣን እገር
ሁለት ታሳቁ መከራን ያለባተሉ ሪፖ
መጠታ እጥቶችችም የሚሰለትኝ አውር
¹²የዶቃቁቦም አሁል በዚብና መዋናን በስማያ
ገዢ እጥቶችችን ለመሸመራያ ገዢ ወደ
ግብዕት ስትኩው፡ ¹³ለሁለተኛ ገዢ ሰረዳ
ዶቃቁው የሰራተኞች ለወጻድዋቸው ተለጠ
ፈርማም ሲለ የሰራተኞች ተመድቻ ተረጋድ፡ ¹⁴ከነህ
በረሳ፡ የሰራተኞች ለዘን እጥቶች የዶቁቁቦምና ለባ
አመሰት ነፃሰ የሚሆኑ በተ ተመድቻቸው
በመለት እሰጣቸው፡ ¹⁵የዶቁቁ ወደ ቤት
ወጻድ፡ ልርማም እጥቶችችም በዚም ቅዱ፡

በዕለሰ ገዢ ይዘዋጥ በ፡ እስከ ዓዋታው
ሁመን ደረሰ በምድራቱ ተቀመጥኩ፡
፪፭፻ትም በእግዚአብሔር ፖት የጊዜ በማ
ግኝ፡ ለየዕቅበኑ አምሳያ ማደራደሪያ የዕቅበኑ
ዕንድ ለመኑ፡ ተገኘ ሆን የሚደረግዎን
በት የዕለሰት ለሉምን ነበር፡

48፡ ይህን እንዲ፣ ለወል የወለው እና በወ
ለው በት ወሰተ አይችርም፡ ይህም ካብ
እንዲህ በለው መዕለሰት ነው፡

49፡ ማማሪ ከፌና ነው፡
ምድርም የአማራ ማሳረፈው ዓላት፡
ቁዳሪ ሆን በይተት በት ተመኑልኝትሁ?
ይሳል ቤት፣
ወይስ ማሳረፈ የሚሆኝ የትኝው በታ
ነው?

50፡ ይህን ሁሉ የዕለሰ እና አይደለምን?
51፡ እናንተ ለማቻዎ ይርሱታሁ የለተገ
ረዘ፡ እናንተ ይጋጥኑ! ለክ እንደ እናቶ
ታኝሁ መንፈል ቅጽቡ ሁሉ ገዢ ትቁው
ማካቻሁ፡⁵² እናነበረት መከከል አብቶታኝሁ
የሰኞቸት ማን አለ? የሰኞቸት መመጣት
አብቃድመው የተናገሩትን እንዲ ጥሩ
ዋል፡ እናንተም አሁን አሳራቸቱ ስጋቹ
ሁት፡ ጥሩታሁታም፡⁵³ በመለከት አማካ
ይነት የተከማቻዎም ስሜ ተቀበላቸሁ እናዚ
አለበባቸሁታም፡፡

የእስጠናና መዕለሰ

54፡ በእንኑው ስብሰብ ገዢ የብርሃንም ይህን
በሰው ገዢ እናዚ ተከበ፡ ጥርሱታውንም
አብቃይበት፡⁵⁵ እስጠናና ማን በመንፈል
ቅጽቡ ተሞላቸ ሁሉ ማንድ ትኩር በሎ
ሰመለከት፡ የእግዚአብሔር ከዚ፡ እንዲ
ሁም አያሳስ በእግዚአብሔር ቅጽ ቅዱ አያር፡⁵⁶
እናሁ፡ ማማሪ ተከናወው፡ የወለው ሌጅም
በእግዚአብሔር ቅጽ ቅዱ አያስሁ፡ አለ፡

57፡ ከዚ ገዢ በታሳቸ ይምሮ እየመሆኑ
ቁርሱታውን ይኖገው እርሱ ሁሉ አለበት
በእንደነት ሁጻ፡⁵⁸ ይዘዋው ከከተማው
ወጪ ማዳት፡ ይጋጋይም ይመሏት ይመር፡
ይህ በማሆኑበት ገዢ በዚ የኩብር የሰነ
ጊዜም ለጠቅሙ ለወሰል በተባለ ገል
ማሳ እንጂ አጠገበ አስቀመጥ፡፡

59፡ እስጠናና ማዳት ለለ፡ “ይታ
አያሳስ ሆኖ እናስን ተቀበለት” በለ ወለ፡⁶⁰
እናሁም ተጠበቃበ፡ በታሳቸ ይምሮ፡ “ይታ
ሁሆኑ ይህን እጠሻት አትቁጠርበቃው”
በለ ሆኖ፡ ይህን እለ በእግዚአብሔሩ፡፡

8፡ ለወለም በእስጠናና መግል ተስ
ማማሪ ነበር፡፡

7:46 ከመ-7:8-16፡
1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡
መን፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡
7:47 ከመ-1:1-38፡
7:48 ከመ-2:1-35፡
2ኛ፡ 2ኛ፡ 2ኛ፡ 2ኛ፡ 2ኛ፡ 2ኛ፡ 2ኛ፡
7:49 ከመ-3:1-35፡
7:50 ከመ-6:1-2፡
7:51 ከመ-9:1-2፡
3ኛ፡ 3ኛ፡ 3ኛ፡ 3ኛ፡ 3ኛ፡ 3ኛ፡ 3ኛ፡
1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡
9:26
7:52 ከመ-5:12፡
4ኛ፡ 4ኛ፡ 4ኛ፡ 4ኛ፡ 4ኛ፡ 4ኛ፡ 4ኛ፡
7:53 ከመ-8:1-2፡
3ኛ፡ 3ኛ፡ 3ኛ፡ 3ኛ፡ 3ኛ፡ 3ኛ፡ 3ኛ፡
7:54 ከመ-5:33፡
7:55 ከመ-16:19፡
አዋጅ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡
7:56 ከመ-3:16፡
8:20
7:58 ከመ-14:1-
1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡ 1ኛ፡
9:1 ከመ-8:1-22፡ 20፡
7:59 ከመ-3:1-5፡
አዋጅ፡ 2ኛ፡ 2ኛ፡ 2ኛ፡ 2ኛ፡ 2ኛ፡ 2ኛ፡
7:60 ከመ-5:44፡
9:24፡ 9:24፡ 9:24፡ 9:24፡ 9:24፡ 9:24፡ 9:24፡
9:40
8:1 ከመ-7:58፡
9:31፡ 11፡ 19፡

የእማማቸ መሰረድና መብትን

በዚ ቀን በእግዚአብሔር በንብረቶው
በት ከርስቲያን ገዢ ተሳቸ ለደት ተተማ፡
ከአዋጊ ማስተካከል በስተቀር አማካቸ በመ-
በሆኑ ማስተካከል በስተቀር አማካቸ
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡
6፡ በዚ እናነበረት ማስተካከል በስተቀር
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

ፈልሰ በወማርያ

4፡ ተጠተናናና በረሱ በት ሁሉ ተሳቸ
ስብከ፡⁵ ፍልሰአቦው ሁሉ እንዲ የወማርያ
ከተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡
6፡ በዚ እናነበረት ማስተካከል በስተቀር
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

ጊዜ ለማና

9፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
የተ ወሰተ ማስተካከል ለማና ለማና ለማና
ሁሉ እናዚ ተደም ሲል በከተማ ለማና
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡
10፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

11፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

12፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

13፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

14፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

15፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

16፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

17፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

18፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

19፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

20፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

21፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

22፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

23፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

24፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

25፡ እናሁ ቀን ከዚ ተደም ሲል በከተማ
መ-ና ወደጋገል ወርሃዊ ተማሪው ማስተካከል
ለየዚ፡ እንዲ ለብ ሆኖ ማመጣት
አስቀመጥ ወርሃዊ ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
ከብዕስ ለመ-ና ወርሃዊ ወርሃዊ ከርስቲያን
በተማ ወርሃዊ ከርስቲያን ማስተካከል፡፡

ለም ተጠዋቂው ነበር እናይ ገኝ መንፈሰ
ቅዳራ በእኔታቃውም ገዢ አልወረደም
ነበር፡፡ ¹⁷ስላሴ ድጋፍበና የአንበሳ እና
ቻውን ማኅጥቃው፡ አነርሱም መንፈሰ
ቅዳን ተቀብለ፡፡

¹⁸ለጥናም ተዋርቃት እናቻውን በማግብ
ኩብት ገዢ መንፈሰ ቅዳራ እናገኛለጥ
አይቶ ገንዘብ አመማካቃውና እናይሁ አን
ቻው፡፡ ¹⁹እናይን የምግባበት ስወ ሆሉ
መንፈሰ ቅዳን እናናቅበል ይህን ለል
ማንኛሁ ምንም ለለናም ለለናቅበል ይህን ለል
ማን ለለናም ለለናቅበል፡፡

²⁰ለጥርበ ህን እናይሁ አለው፡ “የእቃለ
በከርና ለመተካት ለመማካት አስቦ
አኖ፣ እንተም ገንዘብበም አጠቃቄ፡ ተፋ፤
²¹ለዚህ በእግዚአብሔር ተት ቅን ለላል
ሁኔ፣ እንተ በዚህ ለገዢለት ይርቃ
ወይም ዕድል ፍጤት የለሁም፡፡ ²²አሁንም
ስላሴ ክፍትና ተስፋ ህብ ወይ ታቃው
ገልፋ፣ ምናልበት ይህን የልጠኑ ተስፋ
ይችር ይልው ይህናል፤ ²³ምክንያቱም በሙ
ራ-ኞት ተዋልተሁ፡ በዚመ ስንሰለት
ተኝነህ ይጋለሁና፡፡”

²⁴ለጥናም መልቲ፡ “የተናገኘሁት ምንም
ነገር እናይደረሰበበኝ ካቸ ተ ለማናልቸ”
አን ተው፡፡ ²⁵ለጥርበና የተናገኘው የሱን
ቁል ከመሰኩና ገልጠው ክተናገኘ በረሰ：
በዚህ የሚጠሩ መንፈሰች ወንፈልን
አየሰበኩ፡ ወደ አየራሳለም ተመለሁ፡

ፈልጋዣ እናጥናቅበል ይንደረሰ

²⁶የሃይታው መልካክ ውልሰነድ፡ “ተኋህ
ተኋ በደብ-ብ በኩል ከአየራሳለም ወደ ምብ
በማግበርዎ በምድረ በጀው መንፈሰ
ቻድ” አለው፡ ²⁷አርሱም ተኋዣው ችድ፡፡
አናሁ የአጥቃቃያ ምንም ተሟረሽ ባልጋ
ለኋ የህበት ባልጋድ ሁሉ አካሄት የሱን
አናይ እናጥናቅበል ይንደረሰ አጥና፡፡ ይህም
ሰው ለለማድ ወደ አየራሳለም መጥቶ
ነበር፡፡ ²⁸ለመለስም በመረጃ ተቀምጧ የሱ
በየሃ የአጥቃቃያን መቆከፍ የሱን ነበር፡፡
²⁹መንፈሰዎ ፍልሰነድ፡ “ቻድ፤ ወደዘህ
መረጃ ተረጋግጧ አለው፡፡

³⁰ፈልጋዣዎ ፍጥቶ ወደ መረጃው
ቻድ፤ ይንደረሰበውም የነበረና የአጥቃቃያን
መዳ
ሐፍ ሲያነበ ለምቶ፤ “ለመሆኑ፤ የምቶ
ኩበዎን ተሳተውለዋለሁን?” አለው፡፡

³¹የኩበዎ መጥቶ፡ “የሚያስረዳኝ ስወ ሲይ
ናር እናይት አይርሱ አስተውለሁን” አለው፡፡
አርሱም ወደ መረጃው መጥቶ አብርሱ
አናይቃው ፍልሰነድ ለመስወ፡፡

³²የኩበዎ የሱን የነበረው የመቆከፍ
ከኩል ይህ ነበር፡፡

8:17 ቁጥር22፡፡
አሁን
8:20 ቀን፡፡16፡፡
አሁን፡፡17፡፡የኩበዎ፡፡
አሁን፡፡2:38
አሁን፡፡2:20፡፡
አሁን፡፡7:37
8:22 ቀን፡፡2:38
8:24 ቀን፡፡8:3፡፡
21፡፡7:17፡፡የኩበዎ፡፡
2:2
8:25 ቀን፡፡40፡፡አሁ
13:48
8:26 ቀን፡፡5:19፡፡
6:5
8:27 ቀን፡፡8:41፡፡43፡፡
አሁን፡፡16:3፡፡የኩበዎ፡፡
56:3-5፡፡የኩበዎ፡፡10፡፡
የአሁ፡፡12:20
8:29 ቀን፡፡10:19፡፡
11:12፡፡13:2፡፡20:23፡፡
21:11

8:30 ቀን፡፡2:38
8:32 ቀን፡፡2:38
8:34 ቀን፡፡8:3፡፡
21፡፡7:17፡፡የኩበዎ፡፡
2:2
8:25 ቀን፡፡40፡፡አሁ
13:48
8:26 ቀን፡፡5:19፡፡
6:5
8:27 ቀን፡፡8:41፡፡43፡፡
አሁን፡፡16:3፡፡የኩበዎ፡፡
56:3-5፡፡የኩበዎ፡፡10፡፡
የአሁ፡፡12:20
8:29 ቀን፡፡10:19፡፡
11:12፡፡13:2፡፡20:23፡፡
21:11

8:36 ቀን፡፡2:38
8:38 ቀን፡፡2:38
8:40 ቀን፡፡2:38
8:42 ቀን፡፡2:38
8:44 ቀን፡፡2:38
8:46 ቀን፡፡2:38
8:48 ቀን፡፡2:38
8:50 ቀን፡፡2:38
8:52 ቀን፡፡2:38
8:54 ቀን፡፡2:38
8:56 ቀን፡፡2:38
8:58 ቀን፡፡2:38
8:60 ቀን፡፡2:38
8:62 ቀን፡፡2:38
8:64 ቀን፡፡2:38
8:66 ቀን፡፡2:38
8:68 ቀን፡፡2:38
8:70 ቀን፡፡2:38
8:72 ቀን፡፡2:38
8:74 ቀን፡፡2:38
8:76 ቀን፡፡2:38
8:78 ቀን፡፡2:38
8:80 ቀን፡፡2:38
8:82 ቀን፡፡2:38
8:84 ቀን፡፡2:38
8:86 ቀን፡፡2:38
8:88 ቀን፡፡2:38
8:90 ቀን፡፡2:38
8:92 ቀን፡፡2:38
8:94 ቀን፡፡2:38
8:96 ቀን፡፡2:38
8:98 ቀን፡፡2:38
8:100 ቀን፡፡2:38
8:102 ቀን፡፡2:38
8:104 ቀን፡፡2:38
8:106 ቀን፡፡2:38
8:108 ቀን፡፡2:38
8:110 ቀን፡፡2:38
8:112 ቀን፡፡2:38
8:114 ቀን፡፡2:38
8:116 ቀን፡፡2:38
8:118 ቀን፡፡2:38
8:120 ቀን፡፡2:38
8:122 ቀን፡፡2:38
8:124 ቀን፡፡2:38
8:126 ቀን፡፡2:38
8:128 ቀን፡፡2:38
8:130 ቀን፡፡2:38
8:132 ቀን፡፡2:38
8:134 ቀን፡፡2:38
8:136 ቀን፡፡2:38
8:138 ቀን፡፡2:38
8:140 ቀን፡፡2:38
8:142 ቀን፡፡2:38
8:144 ቀን፡፡2:38
8:146 ቀን፡፡2:38
8:148 ቀን፡፡2:38
8:150 ቀን፡፡2:38
8:152 ቀን፡፡2:38
8:154 ቀን፡፡2:38
8:156 ቀን፡፡2:38
8:158 ቀን፡፡2:38
8:160 ቀን፡፡2:38
8:162 ቀን፡፡2:38
8:164 ቀን፡፡2:38
8:166 ቀን፡፡2:38
8:168 ቀን፡፡2:38
8:170 ቀን፡፡2:38
8:172 ቀን፡፡2:38
8:174 ቀን፡፡2:38
8:176 ቀን፡፡2:38
8:178 ቀን፡፡2:38
8:180 ቀን፡፡2:38
8:182 ቀን፡፡2:38
8:184 ቀን፡፡2:38
8:186 ቀን፡፡2:38
8:188 ቀን፡፡2:38
8:190 ቀን፡፡2:38
8:192 ቀን፡፡2:38
8:194 ቀን፡፡2:38
8:196 ቀን፡፡2:38
8:198 ቀን፡፡2:38
8:200 ቀን፡፡2:38
8:202 ቀን፡፡2:38
8:204 ቀን፡፡2:38
8:206 ቀን፡፡2:38
8:208 ቀን፡፡2:38
8:210 ቀን፡፡2:38
8:212 ቀን፡፡2:38
8:214 ቀን፡፡2:38
8:216 ቀን፡፡2:38
8:218 ቀን፡፡2:38
8:220 ቀን፡፡2:38
8:222 ቀን፡፡2:38
8:224 ቀን፡፡2:38
8:226 ቀን፡፡2:38
8:228 ቀን፡፡2:38
8:230 ቀን፡፡2:38
8:232 ቀን፡፡2:38
8:234 ቀን፡፡2:38
8:236 ቀን፡፡2:38
8:238 ቀን፡፡2:38
8:240 ቀን፡፡2:38
8:242 ቀን፡፡2:38
8:244 ቀን፡፡2:38
8:246 ቀን፡፡2:38
8:248 ቀን፡፡2:38
8:250 ቀን፡፡2:38
8:252 ቀን፡፡2:38
8:254 ቀን፡፡2:38
8:256 ቀን፡፡2:38
8:258 ቀን፡፡2:38
8:260 ቀን፡፡2:38
8:262 ቀን፡፡2:38
8:264 ቀን፡፡2:38
8:266 ቀን፡፡2:38
8:268 ቀን፡፡2:38
8:270 ቀን፡፡2:38
8:272 ቀን፡፡2:38
8:274 ቀን፡፡2:38
8:276 ቀን፡፡2:38
8:278 ቀን፡፡2:38
8:280 ቀን፡፡2:38
8:282 ቀን፡፡2:38
8:284 ቀን፡፡2:38
8:286 ቀን፡፡2:38
8:288 ቀን፡፡2:38
8:290 ቀን፡፡2:38
8:292 ቀን፡፡2:38
8:294 ቀን፡፡2:38
8:296 ቀን፡፡2:38
8:298 ቀን፡፡2:38
8:300 ቀን፡፡2:38
8:302 ቀን፡፡2:38
8:304 ቀን፡፡2:38
8:306 ቀን፡፡2:38
8:308 ቀን፡፡2:38
8:310 ቀን፡፡2:38
8:312 ቀን፡፡2:38
8:314 ቀን፡፡2:38
8:316 ቀን፡፡2:38
8:318 ቀን፡፡2:38
8:320 ቀን፡፡2:38
8:322 ቀን፡፡2:38
8:324 ቀን፡፡2:38
8:326 ቀን፡፡2:38
8:328 ቀን፡፡2:38
8:330 ቀን፡፡2:38
8:332 ቀን፡፡2:38
8:334 ቀን፡፡2:38
8:336 ቀን፡፡2:38
8:338 ቀን፡፡2:38
8:340 ቀን፡፡2:38
8:342 ቀን፡፡2:38
8:344 ቀን፡፡2:38
8:346 ቀን፡፡2:38
8:348 ቀን፡፡2:38
8:350 ቀን፡፡2:38
8:352 ቀን፡፡2:38
8:354 ቀን፡፡2:38
8:356 ቀን፡፡2:38
8:358 ቀን፡፡2:38
8:360 ቀን፡፡2:38
8:362 ቀን፡፡2:38
8:364 ቀን፡፡2:38
8:366 ቀን፡፡2:38
8:368 ቀን፡፡2:38
8:370 ቀን፡፡2:38
8:372 ቀን፡፡2:38
8:374 ቀን፡፡2:38
8:376 ቀን፡፡2:38
8:378 ቀን፡፡2:38
8:380 ቀን፡፡2:38
8:382 ቀን፡፡2:38
8:384 ቀን፡፡2:38
8:386 ቀን፡፡2:38
8:388 ቀን፡፡2:38
8:390 ቀን፡፡2:38
8:392 ቀን፡፡2:38
8:394 ቀን፡፡2:38
8:396 ቀን፡፡2:38
8:398 ቀን፡፡2:38
8:400 ቀን፡፡2:38
8:402 ቀን፡፡2:38
8:404 ቀን፡፡2:38
8:406 ቀን፡፡2:38
8:408 ቀን፡፡2:38
8:410 ቀን፡፡2:38
8:412 ቀን፡፡2:38
8:414 ቀን፡፡2:38
8:416 ቀን፡፡2:38
8:418 ቀን፡፡2:38
8:420 ቀን፡፡2:38
8:422 ቀን፡፡2:38
8:424 ቀን፡፡2:38
8:426 ቀን፡፡2:38
8:428 ቀን፡፡2:38
8:430 ቀን፡፡2:38
8:432 ቀን፡፡2:38
8:434 ቀን፡፡2:38
8:436 ቀን፡፡2:38
8:438 ቀን፡፡2:38
8:440 ቀን፡፡2:38
8:442 ቀን፡፡2:38
8:444 ቀን፡፡2:38
8:446 ቀን፡፡2:38
8:448 ቀን፡፡2:38
8:450 ቀን፡፡2:38
8:452 ቀን፡፡2:38
8:454 ቀን፡፡2:38
8:456 ቀን፡፡2:38
8:458 ቀን፡፡2:38
8:460 ቀን፡፡2:38
8:462 ቀን፡፡2:38
8:464 ቀን፡፡2:38
8:466 ቀን፡፡2:38
8:468 ቀን፡፡2:38
8:470 ቀን፡፡2:38
8:472 ቀን፡፡2:38
8:474 ቀን፡፡2:38
8:476 ቀን፡፡2:38
8:478 ቀን፡፡2:38
8:480 ቀን፡፡2:38
8:482 ቀን፡፡2:38
8:484 ቀን፡፡2:38
8:486 ቀን፡፡2:38
8:488 ቀን፡፡2:38
8:490 ቀን፡፡2:38
8:492 ቀን፡፡2:38
8:494 ቀን፡፡2:38
8:496 ቀን፡፡2:38
8:498 ቀን፡፡2:38
8:500 ቀን፡፡2:38
8:502 ቀን፡፡2:38
8:504 ቀን፡፡2:38
8:506 ቀን፡፡2:38
8:508 ቀን፡፡2:38
8:510 ቀን፡፡2:38
8:512 ቀን፡፡2:38
8:514 ቀን፡፡2:38
8:516 ቀን፡፡2:38
8:518 ቀን፡፡2:38
8:520 ቀን፡፡2:38
8:522 ቀን፡፡2:38
8:524 ቀን፡፡2:38
8:526 ቀን፡፡2:38
8:528 ቀን፡፡2:38
8:530 ቀን፡፡2:38
8:532 ቀን፡፡2:38
8:534 ቀን፡፡2:38
8:536 ቀን፡፡2:38
8:538 ቀን፡፡2:38
8:540 ቀን፡፡2:38
8:542 ቀን፡፡2:38
8:544 ቀን፡፡2:38
8:546 ቀን፡፡2:38
8:548 ቀን፡፡2:38
8:550 ቀን፡፡2:38
8:552 ቀን፡፡2:38
8:554 ቀን፡፡2:38
8:556 ቀን፡፡2:38
8:558 ቀን፡፡2:38
8:560 ቀን፡፡2:38
8:562 ቀን፡፡2:38
8:564 ቀን፡፡2:38
8:566 ቀን፡፡2:38
8:568 ቀን፡፡2:38
8:570 ቀን፡፡2:38
8:572 ቀን፡፡2:38
8:574 ቀን፡፡2:38
8:576 ቀን፡፡2:38
8:578 ቀን፡፡2:38
8:580 ቀን፡፡2:38
8:582 ቀን፡፡2:38
8:584 ቀን፡፡2:38
8:586 ቀን፡፡2:38
8:588 ቀን፡፡2:38
8:590 ቀን፡፡2:38
8:592 ቀን፡፡2:38
8:594 ቀን፡፡2:38
8:596 ቀን፡፡2:38
8:598 ቀን፡፡2:38
8:600 ቀን፡፡2:38
8:602 ቀን፡፡2:38
8:604 ቀን፡፡2:38
8:606 ቀን፡፡2:38
8:608 ቀን፡፡2:38
8:610 ቀን፡፡2:38
8:612 ቀን፡፡2:38
8:614 ቀን፡፡2:38
8:616 ቀን፡፡2:38
8:618 ቀን፡፡2:38
8:620 ቀን፡፡2:38
8:622 ቀን፡፡2:38
8:624 ቀን፡፡2:38
8:626 ቀን፡፡2:38
8:628 ቀን፡፡2:38
8:630 ቀን፡፡2:38
8:632 ቀን፡፡2:38
8:634 ቀን፡፡2:38
8:636 ቀን፡፡2:38
8:638 ቀን፡፡2:38
8:640 ቀን፡፡2:38
8:642 ቀን፡፡2:38
8:644 ቀን፡፡2:38
8:646 ቀን፡፡2:38
8:648 ቀን፡፡2:38
8:650 ቀን፡፡2:38
8:652 ቀን፡፡2:38
8:654 ቀን፡፡2:38
8:656 ቀን፡፡2:38
8:658 ቀን፡፡2:38
8:660 ቀን፡፡2:38
8:662 ቀን፡፡2:38
8:664 ቀን፡፡2:38
8:666 ቀን፡፡2:38
8:668 ቀን፡፡2:38
8:670 ቀን፡፡2:38
8:672 ቀን፡፡2:38
8:674 ቀን፡፡2:38
8:676 ቀን፡፡2:38
8:678 ቀን፡፡2:38
8:680 ቀን፡፡2:38
8:682 ቀን፡፡2:38
8:684 ቀን፡፡2:38
8:686 ቀን፡፡2:38
8:688 ቀን፡፡2:38
8:690 ቀን፡፡2:38
8:692 ቀን፡፡2:38
8:694 ቀን፡፡2:38
8:696 ቀን፡፡2:38
8:698 ቀን፡፡2:38
8:700 ቀን፡፡2:38
8:702 ቀን፡፡2:38
8:704 ቀን፡፡2:38
8:706 ቀን፡፡2:38
8:708 ቀን፡፡2:38
8:710 ቀን፡፡2:38
8:712 ቀን፡፡2:38
8:714 ቀን፡፡2:38
8:716 ቀን፡፡2:38
8:718 ቀን፡፡2:38
8:720 ቀን፡፡2:38
8:722 ቀን፡፡2:38
8:724 ቀን፡፡2:38
8:726 ቀን፡፡2:38
8:728 ቀን፡፡2:38
8:730 ቀን፡፡2:38
8:732 ቀን፡፡2:38
8:734 ቀን፡፡2:38
8:736 ቀን፡፡2:38
8:738 ቀን፡፡2:38
8:740 ቀን፡፡2:38
8:742 ቀን፡፡2:38
8:744 ቀን፡፡2:38
8:746 ቀን፡፡2:38
8:748 ቀን፡፡2:38
8:750 ቀን፡፡2:38
8:752 ቀን፡፡2:38
8:754 ቀን፡፡2:38
8:756 ቀን፡፡2:38
8:758 ቀን፡፡2:38
8:760 ቀን፡፡2:38
8:762 ቀን፡፡2:38
8:764 ቀን፡፡2:38
8:766 ቀን፡፡2:38
8:768 ቀን፡፡2:38
8:770 ቀን፡፡2:38
8:772 ቀን፡፡2:38
8:774 ቀን፡፡2:38
8:776 ቀን፡፡2:38
8:778 ቀን፡፡2:38
8:780 ቀን፡፡2:38
8:782 ቀን፡፡2:38
8:784 ቀን፡፡2:38
8:786 ቀን፡፡2:38
8:788 ቀን፡፡2:38
8:790 ቀን፡፡2:38
8:792 ቀን፡፡2:38
8:794 ቀን፡፡2:38
8:796 ቀን፡፡2:38
8:798 ቀን፡፡2:38
8:800 ቀን፡፡2:38
8:802 ቀን፡፡2:38
8:804 ቀን፡፡2:38
8:806 ቀን፡፡2:38
8:808 ቀን፡፡2:38
8:810 ቀን፡፡2:38
8:812 ቀን፡፡2:38
8:814 ቀን፡፡2:38
8:816 ቀን፡፡2:38
8:818 ቀን፡፡2:38
8:820 ቀን፡፡2:38
8:822 ቀን፡፡2:38
8:824 ቀን፡፡2:38
8:826 ቀን፡፡2:38
8:828 ቀን፡፡2:38
8:830 ቀን፡፡2:38
8:832 ቀን፡፡2:38
8:834 ቀን፡፡2:38
8:836 ቀን፡፡2:38
8:838 ቀን፡፡2:38
8:840 ቀን፡፡2:38
8:842 ቀን፡፡2:38
8:844 ቀን፡፡2:38
8:846 ቀን፡፡2:38
8:848 ቀን፡፡2:38
8:850 ቀን፡፡2:38
8:852 ቀን፡፡2:38
8:854 ቀን፡፡2:38
8:856 ቀን፡፡2:38
8:858 ቀን፡፡2:38
8:860 ቀን፡፡2:38
8:862 ቀን፡፡2:38
8:864 ቀን፡፡2:38
8:866 ቀን፡፡2:38
8:868 ቀን፡፡2:38
8:870 ቀን፡፡2:38
8:872 ቀን፡፡2:38
8:874 ቀን፡፡2:38
8:876 ቀን፡፡2:38
8:878 ቀን፡፡2:38
8:880 ቀን፡፡2:38
8:882 ቀን፡፡2:38
8:884 ቀን፡፡2:38
8:886 ቀን፡፡2:38
8:888 ቀን፡፡2:38
8:890 ቀን፡፡2:38
8:892 ቀን፡፡2:38
8:894 ቀን፡፡2:38
8:896 ቀን፡፡2:38
8:898 ቀን፡፡2:38
8:900 ቀን፡፡2:38
8:902 ቀን፡፡2:38
8:904 ቀን፡፡2:38
8:906 ቀን፡፡2:38
8:908 ቀን፡፡2:38
8:910 ቀን፡፡2:38
8:912 ቀን፡፡2:38
8:914 ቀን፡፡2:38
8:916 ቀን፡፡2:38
8:918 ቀን፡፡2:38
8:920 ቀን፡፡2:38
8:922 ቀን፡፡2:38
8:924 ቀን፡፡2:38
8:926 ቀን፡፡2:38
8:928 ቀን፡፡2:38
8:930 ቀን፡፡2:38
8:932 ቀን፡፡2:38
8:934 ቀን፡፡2:38
8:936 ቀን፡፡2:38
8:938 ቀን፡፡2:38
8:940 ቀን፡፡2:38
8:942 ቀን፡፡2:38
8:944 ቀን፡፡2:38
8:946 ቀን፡፡2:38
8:948 ቀን፡፡2:38
8:950 ቀን፡፡2:38
8:952 ቀን፡፡2:38
8:954 ቀን፡፡2:38
8:956 ቀን፡፡2:38
8:958 ቀን፡፡2:38
8:960 ቀን፡፡2:38
8:962 ቀን፡፡2:38
8:964 ቀን፡፡2:38
8:966 ቀን፡፡2:38
8:968 ቀን፡፡2:38
8:970 ቀን፡፡2:38
8:972 ቀን፡፡2:38
8:974 ቀን፡፡2:38
8:976 ቀን፡፡2:38
8:978 ቀን፡፡2:38
8:980 ቀን፡፡2:38
8:982 ቀን፡፡2:38
8:984 ቀን፡፡2:38
8:986 ቀን፡፡2:38
8:988 ቀን፡፡2:38
8:990 ቀን፡፡2:38
8:992 ቀን፡፡2:38
8:994 ቀን፡፡2:38
8:996 ቀን፡፡2:38
8:998 ቀን፡፡2:38
8:1000 ቀን፡፡2:38
8:1002 ቀን፡፡2:38
8:1004 ቀን፡፡2:38
8:1006 ቀን፡፡2:38
8:1008 ቀን፡፡2:38
8:1010 ቀን፡፡2:38
8:1012 ቀን፡፡2:38
8:1014 ቀን፡፡2:38
8:1016 ቀን፡፡2:38
8:1018 ቀን፡፡2:38
8:1020 ቀን፡፡2:38
8:1022 ቀን፡፡2:38
8:1024 ቀን፡፡2:38
8:1026 ቀን፡፡2:38
8:1028 ቀን፡፡2:38
8:1030 ቀን፡፡2:38
8:1032 ቀን፡፡2:38
8:1034 ቀን፡፡2:38
8:1036 ቀን፡፡2:38
8:1038 ቀን፡፡2:38
8:1040 ቀን፡፡2:38
8:1042 ቀን፡፡2:38
8:1044 ቀን፡፡2:38
8:1046 ቀን፡፡2:38
8:1048 ቀን፡፡2:38
8:1050 ቀን፡፡2:38
8:1052 ቀን፡፡2:38
8:1054 ቀን፡፡2:38
8:1056 ቀን፡፡2:38
8:1058 ቀን፡፡2:38
8:1060 ቀን፡፡2:38
8:1062 ቀን፡፡2:38
8:1064 ቀን፡፡2:38
8:1066 ቀን፡፡2:38
8:1068 ቀን፡፡2:38
8:1070 ቀን፡፡2:38
8:1072 ቀን፡፡2:38
8:1074 ቀን፡፡2:38
8:1076 ቀን፡፡2:38
8:1078 ቀን፡፡2:38
8:1080 ቀን፡፡2:38
8:1082 ቀን፡፡2:38
8:1084 ቀን፡፡2:38
8:1086 ቀን፡፡2:38
8:1088 ቀን፡፡2:38
8:1090 ቀን፡፡2:38
8:1092 ቀን፡፡2:38
8:1094 ቀን፡፡2:38
8:1096 ቀን፡፡2:38
8:1098 ቀን፡፡2:38
8:1100 ቀን፡፡2:38
8:1102 ቀን፡፡2:38
8:1104 ቀን፡፡2:38
8:1106 ቀን፡፡2:38
8:1108 ቀን፡፡2:38
8:1110 ቀን፡፡2:38
8:1112 ቀን፡፡2:38
8:1114 ቀን፡፡2:38
8:1116 ቀን፡፡2:38
8:1118 ቀን፡፡2:38
8:1120 ቀን፡፡2:38
8:1122 ቀን፡፡2:38
8:1124 ቀን፡፡2:38
8:1126 ቀን፡፡2:38
8:1128 ቀን፡፡2:38
8:1130 ቀን፡፡2:38
8:1132 ቀን፡፡2:38
8:1134 ቀን፡፡2:38
8:1136 ቀን፡፡2:38
8:1138 ቀን፡፡2:38
8:1140 ቀን፡፡2:38
8:1142 ቀን፡፡2:38
8:1144 ቀን፡፡2:38
8:1146 ቀን፡፡2:38
8:1148 ቀን፡፡2:38
8:1150 ቀን፡፡2:38
8:1152 ቀን፡፡2:38
8:1154 ቀን፡፡2:38
8:1156 ቀን፡፡2:38
8:1158 ቀን፡፡2:38
8:1160 ቀን፡፡2:38
8:1162 ቀን፡፡2:38
8:1164 ቀን፡፡2:38
8:1166 ቀን፡፡2:38
8:1168 ቀን፡፡2:38
8:

ԵՇԴ ԴՊԸ ԿՈԸ:: 37ՈՒԹ ՂԵՄԾ ՔՄՐ
ՊՐԴ-Ի: ՈՎՄԴՄ ՀԱԽՆՁՆ ՀՐԴԱԲ ՈՂԴ
ՆԴ ԴՅ ՊԱՓ ԻՖԱ ՀԱՓՄՈՒԴ-Ի::
38ԱՅ ԱՀԿՔ ԳԵՌ ՈՂ ԿՈՀՖ-Ի ՔՓ
ՄԿՄՈւԴՄ-Ի ԽՏԸՆ ՈԱԶ ՄՄՄԴ-Դ
ՈՂՄ ՂԵ- ՍԼԴ- ՈՎՄԴ ԱԽՈՒ: “ԱՅ
ԻՆ ԷՐՄՆ ՄՋ ԱՀ Դ” ՈՂ ԱՄԿԴ-Ի::
39Ք ԳԵԾՈՐ ԴԻՄՄ-Ի ԻՆԿԸՆ ԶԸ
ՀՃ: ԱԽԸ ՈՂԸՆ ԱԿԲ ՈՂՆԴ ԴՅ
ՄՋԱՓ ԻՖԱ ՀՐԴԱԲ ՄՊԱՐՔՄ-Ի
Ս- ՔԸ ԻՆԿԸՆ ԶԸ ՈՂԸՆԸՈՒ ՂԵ
ՔԸՆՄ-Ի ՓՊԱՐՔԴ ԱՊԸԴ ՀԵՐ
ՔԴ Ա-Ը ԻՆԿԸՆ ԻԽՈՒ ՔԸՆՔ-Ի ԿՈԸ::
40Գ ԳԵԾՈՐ Ս- Ա- ՀՄ-Ի ԻԽԳԱ ՀԱՓՄ-Ի
ԴՅԱԾԻ ՀԱԲ: ՄՋ ՃԱՓ-Մ ԽՈԸ
ՈՂ: “ՄԱՅ: ԴԱՅ” ԱԽ: ԿԵՎՄ օԵԾՆ
ՂԱՄ-Ի: Ք ԳԵԾՈՐ ՊՐԴ ՂԵ ԳԴ ՈՂ
ՄԿՄՈՒԴ-Ի: 41ՀԱԾԸ-Դ ԱՀ Ը ԱԽԸ
ԿԴ: ԿՄՊԴ-Դ ՄՊԱՐՔՄ-Ի ՄԸ-
ԻՆԺԵՐՄ-Ի ՀԱԾԿԻԳՄ-Ի:: 42ՔՄԾ ՂԵԸ
ՈՄԿՄ ԱԲՔ ՔՄՈՒ: ՈՒ ՈՎՄԴՄ
ՈՂԸ ԱԽՄ-Ի: 43Ք ԳԵԾՈՐ ՊՐՄԾ ԻՒԳԱ
ԻԿՆ ԳԵԾՈՒ ԿՎ ԶԸ ՈՂԿՔ ՈՒ-
ՔԴ ՄԿՄՈՒ:

❖ ቁርቻለዎን እጥሮኑን አሰጣጥ

10 በቅዳርያ፣ “የኢትዮጵያ ከፍለ መ”
በሚገለው ስራዋጥ ወደተ የመቶ
እሉዋ የህን ፖርሱለዥ የተባለ እናደ
ሰው ንብረቱ፣ ²እርስጥ ካመለው በተ ሰብ
ዚ በመንጂልዋ ገዢ የተጋና ክፃዤከዎች
የሙሳር፡ ለሰዋጥ እና የምግዋጥ የሙ
ስጥ፤ እወጪ-ተር ወደ ክፃዤከዎች የሙ³
ገልጽ ንብረቱ፣ ³እናደ ቅድ፤ ከዚነ አውጥ
ሰጥ ገዢ የእዝነዎች አብይር መልአለ በራ
እይ ወደ እርብ መጥቶ፤ “ፒርሱለዥዎ
ሁለ!” ሲለው በግልጽ እየ፡
“ፒርሱለዥዎ በደንጋጌ ተከርር በለ⁴
እያወዙ፤ “ዚህ ሆኖ፤ የምንጂ ነው?”
እሉዋ፡ መልአለው እናኝህ እሉዋ፤ “እሎ
ትኞህ የምግዋጥ ለመተስቦየኝት ወደ እግዢ
ኤሌክትሪክ ፈት እርካንጂል፤ እናብንግዢ
ሰዋጥ ወደ እናኝ ለከርር የተገኘ
ለው፤ ለመምንጂ አብመስቀል፤ ⁶እርስጥ
በቅዳር እውነት በለው በዋናበት ተፈጻሚ
በደጋጌ ይችላል፤ ይመስቀል፤ ይመስቀል፤”

አጥቃለ የየወር እኩል

10:9-32 σησσο - δικαιούσιον

የጥተትኩችም ማዋቅ በማግበቱ ወደ ከተ
ማያዣ እንደ ተቋረቢ፣ ትተርጓለ እኩል
ቀን ጥሑም ስሆኑ፣ ለመሳይ ወደ ሰነት
መባ:: ¹⁰በዚያንጻው ሰላ ተራቢ የሚሰባ
ንገድ ፈላጊ፣ የሚገባ እያተዘረሱ ሲሆም እኩል
ለወጪ በተመሳጠ ወሰኑ ሆኖ፣ ¹¹በግምገም
ተከፍቶ እንደ ተለቅ መርሆ የሚመስላ
ንገድ በእራቱ፣ ማሻዣ ተይዞ ወደ ምድር
ለመርዳ እየ:: ¹²በመርቀም ራይ እራት
ኞገድ ያለዋው የተለያየ እንዲከተት፣ በም
ድር የሚሰባ ተቋረቢችና በእርስ የሚ
በኩል አልማም ንብረት:: ¹³በዚህ ጊዜ፣
“ክተርጓለ ሆኖ፣ ተነዋ፣ እነዚህን ዘርፊሁ
በዚ” የሚፈልጉም ወደ ሰርዓ መባ::

¹⁴እርጥርስ የን “ሂሳ ሆኖ ይህም አይ
ሁንም፣ እኔ ያልተቀድስ ወይም ሰነድ
ነገር ፌጻዣ በልኝ አሳውቁምና” አለ፡፡

“የዚህ ድንብ እና ገዢ ለዚህ ተቻል ተብ
መደ እርዳ መተዳደሪያ የሚከተሉበር የዚሁ
የደረሰውን እንተ እንደ ሆነ ለተዋው መ
ፈው” አልዕም::

¹⁶ՀԵՄ ՄՈՒԴԻ ՂԻ ՏՔՉՂԹՈՅ ԱԽԾՓՔ
ՈՔՔՔՈՒՆ ՈՔ ՈՐԴՅՈ ՏՄՈՒՅ::

¹⁹እ.ጥርԸ የራሱዋን ነገር በማስላላል
ገዢ ስለ፣ መግኑስ እንዳሁ አለው፣ “እኔ፣
ወካት ሰም ይፈልጋለሁ፣” ²⁰በዚህ ቅድ
ሙተህ ወረዳ፣ የገኘቻቸውም እኔ ስላ
መሆኑ ባትመራመና ካሳኝበር ይርጋለሁ”

21 ከጥርስም ወርዳደ “እናሁ፣ የምትራል
አገት ስው እኔ ጽሑፍ የመማቻሁበት
ጥቅም የንግድን ነው?” አላተዎ::

¹⁹ ՀՅՈՒ ՊԵՂԴԻ ԳԵՐԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԵՐԱԿՐՈՒՅԹ ԵՎ ԳՈՎԱՎԵՐԱԿՐՈՒՅԹ:

ՀԱՅՈ ՍՔԸՆՆՔՆ ԵԴ

አጥርሬም በማግኘቱ ተነሱዋ እኩርሬ
የር ወደ፣ ከእያወ የመው እንዳንድ
መንድሞችም አጠረመት ሂሳብ፣ ²⁴በማግኘ
ተለዥ ቅን ቁርር ባብ፣ ወርሱለዥም
ሁመድቻና የቅርብ ወይምቻን ስብሰብ
ይጠበቃው ንርብ፣ ²⁵እጥርሬም ወደ
በተ በግኝ ገብ ቁርሱለዥ ተቀባዩው፣
አገራም ገዢ ወደቆ በግራይት፣ ²⁶እጥርሬ
የንድ እኩም እንዳንተው በው ፖና ተነሱ!
በሎ ላልነዋው፣

27 ՀՐԵՍԸ ԽՐԿԱՐՄ. ՀՊԸՆԴ ՈՂՈ
ՈՒ ՈՎ ԴՈՒԱԾԻ ՀՐԵ; 28 ՀՅԱՍՄԳ ՀԱ
ՖՄ: «ՀՅԵ ՀԲՍ-ԶՊ ԽԸՆ ՄԵԴ ԵԸ
ՀՅԱ-ԴՊԸՆ ՈՔԸ ՀՅԱ-ԳԵ-ԸՆ ԽԵԴՅ
ՀՅԱ-ՄԵ-ՔՖ: ՃՐԴՄ ԺՄ-ՓԼ-ՄԱ:
ՄԿ ՄՇ ՀԵ ՄԱՅՅՐ ԾԻՆ ՈՔԸ ՔԱ
ԴՔԸ ԽՄ ՀՅԱ-ԳԱ-ԽԸՆ ԽՊ-ԽՊ-ԽԸ:
29 ՈՂՈՒՍՄԳ ՈՒ-ՄԵ-ՄԱ: ՀԱՄ
ՀՊՄ-ԴՄ ՄԱՄ-ՄԱ: ՀՅԱ-ԳԱ-ԽԸՆ ՀՅ

34 ከጥርዕኑም እንደሆ ስል መግባር
ይመራ: “እግዚአብሔር ለማግኘው እንደማያደሰለ
በእርግጥ ተረድቷልሁ፡ 35 ዓገር የገንዘብ
የሚፈሩትኩን ያለውን የሚያደርጋቸውን
ሁሉ ከየተኞችውም ወገን በሆነ ይቀበል
ቶዋል፡ 36 እግዚአብሔርናን የህሉ ገዢ በሆነው
በእያወስኑ ከእስቶበ በከላል የአካውም
የሰላም የምሥራቅ መልካት ይከው-
ሱው፡ 37 የተከሰለ ካለበትው ተምቀት ቤታል
ከላሉ የዚህ በመሳው ይህኑ የህኑውን
ቶዋው ተቃው፡ 38 እግዚአብሔር የጥገኙዎችን
አያስቡ በመግኘለ ቅጽናኝ በኋይል ቁዋው፡
እርግጥ እግዚአብሔር ከእስቡ ውር ለላ ንብረ
በደረሰ በጥ ሁሉ መልካም እያደረግ በሽ
የሰለሰለ መልጥን ሆኖ የነበሩትን ሁሉ
ቆወበል፡

10:24 הַ 8:40
10:26 הַ 14:15;
 אֵ 19:10; 22:8:9
10:27 פָּ 24
10:28 פָּ 14:15;
 רְ 4:9; 11:18:28:
 הַ 11:3; 15:8:9
10:29 רְ 20:12
10:34 וְ 10:17:
 בְּ 19:7:
 אֵ 34:19:
 כְּ 12:14:
 כְּ 2:1; 11:7:2:6;
 לְ 6:9; 14:3:25:
 פְּ 2:11; תְּ 1:17
10:35 הַ 15:19
10:36 וְ 28:18
 אֵ 2:2;
 הַ 13:32:
 לְ 1:15
10:38 וְ 4:23:
 רְ 3:2; הַ 4:26
10:39 פְּ 4:1:
 אֵ 24:48:
 לְ 2:20

10:40 **דָּבָר** 2:24
10:41 **אֶ-פָּ** 24:43
פָּה 14:17:22:
בְּ 13:3 **הַ** 14:
10:42 **מִתְּ** 28:19
10:43 **אֵ**, 53:11:
אֶ-פָּ 24:27 **פָּה** 3:15:
הַ 15:9 26:22
10:44 **אֶ-פָּ** 1:15:
אֶ-פָּ 8:15:16; 11:15:
15:8:19:6
10:45 **פָּ-כָּ** 2:19
2:33:38:11:18:15:8
10:46 **מִלְּ** 16:17
10:47 **רָה** 20:22:
הַ 8:36:11:17
10:48 **דָּבָר** 2:38
11:1 **דָּבָר** 1:16:
בְּ 04:12
11:2 **דָּבָר** 10:45
11:3 **דָּבָר** 10:25:
28:14:22:12
11:5 **דָּבָר** 9:10:
10:9:32

ኋላም እረዳገው ሆሉ እና ጥዣበርቻቸ ነገ
ደንግ ቅም ሰዋቅ እርሰን በፊርማት ፈይ
ለቀ ለው ገደልታ:: ⁴⁰ እሚካከልና ችግ
በዋስተ ቅው ቅን ከመታት አስተማው::
እንዲታ ይም እረዳገው:: ⁴¹ የታየው-ም
ለሁሉ ለው ሰያሱንና ከመታት ከተነሱ
በንጂ አገልግሎት ለለተኛና ለመጥና:: እወ
እኩልርም አስቀድሞ ለመረጋገጫ ለለተ
ለምስክር ቅ:: ⁴² ለአሁባ-
እንደጋብዕና በአየዋናና በመታታም ፈይ
እንዳራርሱ እሚካከል የምመው እርሰ
መጥናና እንደጋብዕር እርሰ ላሉ እስከ::
⁴³ በእርሰም የሚያያዝ ሁሉ በስተ የነጂ,
እነት ሲፈየት እንደማቀበል ነዚያት ሁሉ
የጠሰኑ እኩል::

44፩ ተርሱ ይህን እያጥናገኘ ስላ፣ ቅል-3
በለመ-ት ሁሉ ላይ መንፈሰ ቅድስ ወረዳኝ
ቻው:: 45፪ እክተርሱ ይር የመጠ-ት ከተገኘ
ሁት ወገን የሆነት እያጣቸታ፣ የመንፈሰ
ቅድስ ስጠታ፣ በአዲነበዕም ላይ ይግባኝ
መኖሪያን ሲያች ተገለሙ:: 46፫ ይግባኝ
በአገንዥ ሲጥና-ና እያዘከራይናን ሲ-
ይመስማኑ ሲሰማቸው፡ ፫ዕ፡፡

እተርስ አስተሳ ቤት ልምዓ እኩደን አስረዳ
1 1 የዚያ የዚያ የዚያ የዚያ የዚያ
ይኖች አስተሳ ይኖች የዚያ የዚያ
ጻን ወል ሌጻን ተቀብል ስመ:: የሰላም
እተርስ ወደ አየሩለሰም በወጥ ገዢ::
ነተገረሁት ወጥ የዚያ የዚያ
የዚያ:: ዓንድሸም አለ-ት:: “መቆልተገዘዝ
ሰውች ገዢ
በኩርስ ዝር ዘዴ::”

“**አ**ጥርዕስ የን እናኝሁ ስል ነገሮች በቁ
ደም ተከተል የሰራደኛው ይመር፡” በለ
የዳ ከተማ በላይ በተመሳሳይ ወሰነት እያ
ለህ ልኩለ አያሁ፡ ተልቅ መሬታዊ የሚመ
ስል ነገር፡ በእራት ማስዘዋዴ ተይዞ ከስማይ
እኔ ወደ እበርሱበት በታ ሰጠረድ አያሁ፡፡
እኔተክና ደም ይህን ነገር ስመላከት እና
እኔ የጥቃቄ እንዲከተት፡ የፌር አራዋጥ፡፡
በመድር የሚሰብ ተፈረጋሚነትና በስማይ
የሚሰብ እልዋጥ፡ አያሁ፡፡ ተብዙ ሂይ፡
“**አ**ጥርዕስ ሆኖ፤ ተናማ የርሱ በስማይ
ለኝኗ ደም ሰጠረድ፡፡

³⁹ የዕሰ፡ በዕለዋጊ፡ እንደና በዕያ

ለኔ ስነስ ወይም ያልተቻል ነገር ፈቃጥ
ወደ እኩ ጉባኤ አያውቃም አሉበት፡፡
፭፻ኛው ደንብ ደንብ የሚመሬት፡፡ አማካይነቱ
የኢትዮጵያ አገት አንዳ ስነስ አት
ቋጭው ሰላ ክስግብ ተናረቸ፡፡ ¹⁰ይህም
ሸት ገብ ተደርጋመ፡፡ ክዘም ሁሉም
አንዳ ገብ ወደ ሰማይ ተመድ፡፡
፪፻ኛው ደንብ፡፡ ሸት ሰም
ከቅርቡ መደ እኩ ተሰከው መተተው እኩ
ባለሁበት በት ደረጃ ገብ ቅመ፡፡ ¹²መንጻለ
ቋጭው የሚገው ሰጠዎች አሳርሱ ይር
አንዳሸድ ከገድ፡፡ አኗሱም ደረሰት ወን
ቋጭው ከኔ ወር ሂሳብ፡፡ ወደ ሰሙወውም
በት ገብ፡፡ ¹³እርሱም መለከት በበቱ
መሰት ቅመ አንዳቸውና አንዳሸድ እኩ
ለለው ከገድ፡፡ ‘ወደ አያክ ሰው ለከሁ
ዶርዕስ የተባለውን ለምያንን አስተራ፡፡
¹⁴እርሱም አንተና የበትህ ሰም ሁሉም
የሞትናብትን ቅል ይገናኝባል፡፡’

፫፻ኛው ገብ መፍገር ሰምምር፡ መንጻለ
ቋጭው በመጀመሩ ሰላቸ ሌሎች ሌሎች
ወረዳ ሆኖ በእርሱም ሌሎች ወረዳ፡፡ ¹⁶በዚህ
ገብ፡፡ ‘የአንስ በወሄ አጠመቀ፡ አናንተ
ግን በመንጻለ ቀቋል ተመቻቻቸው’ ሰላ
አንታ የተገኘው ቅል ተብ አልቸ፡፡
¹⁷አንዳ የህ አማካይነቱ በበታ በእየወለ
ከርሱቸ ሰጥቶምን ለለቸ የሰጠንን ሰጥቶ
ለእርሱም ከሰማቸው፡ ተብቸ፡ አማካይነቱ
ይንም መቀቻም አቻል ከንድ እኩ ማን እኩ?’

፲፻ኛው በሰው ገብው የሚለትን አጥ
ተው አንዳሸድ ሌሎች አማካይነቱን አመሰ
ገብ፡፡ ‘ይህም ከሆኑ አስተባም ወደ ሲይ
ወተ ይመጣ ከንድ፡፡ አማካይነቱ ታስቦን
ስተቻቸዋል ማለት እዋል፡፡’

አንዳሸድ የከበቻቸው በት ከርሱቸን

፲፻ኛው ደንብ ሌሎች በተሟው ሌሎች
የሚከናወት የተበተት አማካቸ ቅል ሌሎች
ይህም በታ አየተናገድ አስከ እንቸ፡ አስከ
ቋጭው አስከ አንዳሸድ ደረሰ ሰለቻ፡፡
፲፻ኛው ከቀዱና የመስት አንዳንድቸቻ
ለምቸ ቤት ወደ አንዳሸድ ሂደው ለገዢ
ቋጭው የሚገው መፍገር የተቻቸ የእየወለን
መንጻለ ሰብተዋው፡፡ ²¹የለቸቻው አቻል ከኔ ከኔ
ስለ ወር ከገድ፡፡ ቅል ተፈራቸውም አቻል ለዘመ
ሸጥ ሰም እዋል፡፡’

፲፻ኛው ደንብ በእየወለውም ከከበቻቸው
በት ከርሱቸን ደር ደረሰ፡፡ በት ከርሱቸ፡
የለቸቻው የመስት ወደ አንዳሸድ ሌሎች
ቋጭው፡፡ ²³እርሱም እዘም ደር አማካይነቱ
ይዘመው የሚፈጸም ሌሎች ሌሎች እውነ
ሁሉም በፍቅርም ሌሎች በበታ በመቻሙ

ՀՅՐ ԱՔԸՉՊ ԱԼՈՎ:: ՏՐԸՆԹ ՀՅՇԺ
ԱԽՄ ԱՔԸՉՊ:: ՄԱՀԻՒԹ ԳԴԱ:: “ՄՋ
ՀԱՅՄ ԻՆ ԻՆ ՊԱ ԱՔԸՉՊ ԴԻԴԱԴ”
ԱԼՈՎ:: ԶՔԸՆԹ ԴԻԴԱԴ ԻՆԱԾ
ՈՒԴ ՄՊ: ԿԱ ՊՅ ՀԱՅ ԲՊԴՔԸ ՄՊ
ԱՄ: ՀՅՇԺ ՄԱՀԻ ԲՊԴՔԸԸՆԹ ԿԱ
ՈՂՈՎԴ ՄՄԴԴ ԱԼՈՎԹ ԿՈԾ:: ԹՐԱ
ՔՄԸՐՓԸՆԴ ՄԱԴԴՄ ԱՊ ԱԾԱՄ-
ՄՋ ԻՒՄԲ: ԱՊԴՄԸՆԹ ՄՄԴ: ԴՅ
ՄԳԱՄ ԲՊԱԴԴ ՄՄԴ: ԲԸՆ: ԲԸՆ::
ՄՄԴՔԸՐՓ ՀԱ ԱՄ-Ֆ ԴԻԿԱԴՄ: Դ
ՀՅՇԺՊ ՄՐԴՎ ԿՅ: ՀՅՇԺ ԴԱԴ
ՄՄԴ: ՀՅՇԺԱԿՊ ՄՋՔ ՄԱՀԻ-
ԴԱԲ::

¹⁶Հ. ՔԸՆ ԿՇ ԱԾ ՄԴՀԵՒԹՅՈՒՆ ՓՈԼՅ.
ՀՆԸՆՉՐՈ ԱՌԵ ԽԳՎԻՄ ՂԵՐԵ ԿՄ ՔԴ
ՀԱՅՈՒ. ¹⁷ՀՆԸՆՉՐՈ ԿՄ ՀՆՉԱԾ ԱՌԵ ՄՈՒՅՏ
ԵՒ ԻՆՈԾ ԱՌԵ ՀՆՉԱԾ ԻՆՉՈՎՄ-
ՀՆԸՆՉՐՈՒՄ. “Ո՛՛ Ս-ԿԵՎՈՎ ԱԲԸՆ-
ԼՈՎՅԵՎՈՒՄ ՀՆՉԱԾՈՎ” ՀԱՐՄՈՒ ԻՆ. ՔՄ
ՄՋ ԱՌ ԱԲԸՆ ՀՆՉԱԾՈՎ”.

¹⁸ በማግኘትም ጥዋት ወታደርሱ፣ “እተ
ጠላ የት ጥ?” እያለ በመከላከልው ተላቂ
ተርጋም ተፈጻሚ:: ¹⁹ ይረዳ እጥረሰን
አስፈላጊ ዓይነ ገዢ፣ በዚ በጣቀምና
በጥብቅ ከመረመራ በፊሳ እንዲገደል
ልማ፡፡

የፖ.ሪ.ዳ.ስ አ.ማ.ማ.ት

12:9 *dw^m*9:10
12:10 *dw^m*5:19;
 16:26
12:11 *dw^m*134:7;
*w^m*23:28;6:22;*dw^b*
 5:17;12;*dw^c*1:10;
*dw^a*2:9
12:12 *dw^m*5:25;
*dw^m*13:5;13:
 15:37;39:
*dw^a*4:10;
 2m,*dw^m*
 4:11;6;*dw^m*24:
*dw^a*5:13
12:13 *dw^m*16:17
12:14 *dw^a*24:41
12:15 *dw^m*18:10
12:17 *dw^m*1:16;
 13:16;15:13;19:33;
 21:40
12:19 *dw^m*8:40:
 16:27
12:20 *1w^m*5:9;
 11;*dw^m*27:17;
*w^m*11:21

12-23 14av-25-

38: 24:10 24:10.
17:27 19:35:
dh^m 5:19
12:24 **dh**^m 6:7:
19:20: **d** 14:12
12:25 **dh**^m 12: **dh**^m
4:36:11:30
13:1 **dh**^m 14:1:
27:32: **dh**^m 4:36:
11:19:27: **h**, **h**, 4:11
13:2 **dh**^m 8:29:

13:2 *mb* 8:29:
 9:15:14:26:22:21
13:3 *dhw* 6:6:
 14:26
13:4 *Phi* 2:3:4:36
13:5 *dhw* 9:20:
 12:12: *delta* 4:12
13:6 *eta* 7:15:
dhw 8:9

13:7 $\Phi\cdot\$$:12:
13:8 $\Phi\cdot\$$:
13:9 $\Lambda\cdot\Phi$:15
13:10 $\mathfrak{M}\cdot\mathbb{N}$:14:9:
13:11 $\mathfrak{M}\cdot\mathbb{N}$:13:38:
13:12 $\Phi\cdot\mathbb{N}$:44

አስተዳደር ደንብ ክጥቶ በኢትዮ እና ገዢ
ሆነው ከሚገኘው ዝርዝር ለመታረች መያወች፡፡
²¹በቀመጥውም ቅድ ዘርፍሰ ለአሰላ
መጻማሚያ-ቁጥር ለሰነድ በዘመኑ ስራ ተቀመጥ፤
ለአሁባትም ጽማዊ እናደረሰ፡፡ ²²በአሁባትም፤
“ይህን የእምነት ደምዕ እንዲ የወጪ እና
ደላምኝ” በለው ሚኒክ፡፡ ዘርፍሰም ለአዋጅ
ኩ በፊርድ ከሚኖር ለላልዕስ የኤፍ መልካከት
ወደፊዴዎች መታወች፡፡ በትልም ተጠላቶ
ሞተ፡፡

24የኢትዮጵያው ወል የን አዲዲገና እየ
ሰራ ብቻ::
25በርሃባዎች ማውጣም ተለከተከታቸውን
ፈጸመው ከሳይሩ-ሳይሁ ተመለስ ማር
ቆስ የተባለውን የአክንዳዎች ከእነርሱ ይር
ይሁው ተመለስ::

ՕՐԵՆԻՏ ԱՓՅԱ ԴԻՒ

13 በእንደሸጊዜ ማለቻው በተ ክርስቲያን
ነበረትና መምህራን እነደ:: እናር
ሰም:: -በርናሳዊ ክርር የተባለው ሰምም::
የቁልፍው ለእኩባ:: የአራተኛው ክፍል
ገዢ የዘረርድና እብር እናግ የገበረው-
ምናከር ልዕሊ እስከ:: የእነዚህም ጽታ
እያመለከተ እያያዙው ስለ:: መንፈሰ
ቅዳሜ:: “በርናሳዊና ልዕሊ እኔ ለጠራ::
ቃው ሆኖ ለዋል” እለ:: የእነርሱም ክዘ
መና ክጽለው በቻላ እጅቶውን የኝነው እና
ናጋቻቸው::

ԱՐԴՊՈՒՆ ՀԹԱ ԱԺՀԵՆ

“ԱԾՉՊՈՇ ՊՎԱԾ” ԱՄԿԴՆ ՔՖ-Ն
ՏՃԽՈ ԹՁ ՌԱՄՓՔ ԹՁՀԵ ԻՒ.ՔԴ
ԱՄԾԻՌ ԹՁ ՔՖԸՆ ԱԳ:: 5 ԱՄՊԴ
ՈՐՀՈՒԹ ԱԱ ԱԱԾՈՒ ԹԴԻ ՀՈՒ ՔԲ
ՊԱՀԻԽԵՑ ՔԱ ԱԱԻ: ՔԴՅԱՊԴ ԱԱ
ԸՆԴՎ ՄԴ ՔԸՀԵՓՎ ՆԱԾ::
“ՔՖԸՆ ՀԱՌ ԻԵԾ ԱԱԻ ԳԸ ԱՎ
ԸՆԹՎ ՀՀ ՈՐՀՈՒ ԱԱ: ԱԱԾՈՒ ՔԴ
ՈՂ ԱՅԸ ՀԱԾՈՒՎՔ ՄՅՔԵԳ ԺՈՒԴ
ՆՈ.Ը ՀԻՇ: 7 ԱԾՈՒԹ ԱԾԿՊԸ ԺՎԱՆ
ԻԴՊԱՄ ԱԱԴՎՔ ԱԱ ԴԻ ԵԾ ՆՈԾ::
ԵՍ ԱԱ ԴԻ: ՔԲՊԱԽԵԽԵՑ ՔԱ
ԱՄՊԴԴ ԱԱՆ ԱԾԳՊՈՅՆ ՊՎԱԾ
ԱԱԾՈՒՎՔ:: 8 ՄՅՔՔ ԱԱՄՈՂ ՄԴ::
ՔԸՄ ԴԾԿԴԳ ԱՅԸՆ ԱԾԳԵ ԱԱ Դ
ԿԵ ԱՅ ԶԲՐՄՆ ԱՄՊԴԳՔ ՈՂ ԱԾԴ
ԴՎՄՊԴ ԴՎ:: 9 ԶԲՎԱՆ ՔԴՊԱՄ
ՊՎԱԾ ԱՄ ՆԱԾ ՔՖԸՆ ԴՎԱԾ::
ԴՎԱԾ ԱԱ ԴՎ ԼԻԴՎ ԴՎԱԾ
ԱԱՎՈ 10 ՀԻՇ ՔԲԸԴ ՄԱ ՏԱԴ::
ԴԻԿԱՆ ԻԿ.ԴՀ ՄԱ ՔԴՊԱՄ ՔԸ
ՔԱԱՆ ԱԾԿ ՔԸԴ ԴՎ

- መንገድ ከማማመም አታችምን? በኋላ
ምን ማቅረብ እና በኋላ ገዢ ነው፡ ደዕር
ትሆኑለሁ፡ ካልተገኘሁ የዕሳኔን በርሃን
ለአንድ አያቶ እንዲ አታችም፡”
ወደዚህ ወጪውም መልካም በላይ
ወረዳ፡ እናን ይዘ የሚመራውንም ምዕራ
ለመፈለግ ወዳደር ወደሁ ይል ፈመር፡፡
“እናገሩ ገዢም የሆነውን ንርስ የወ ስለ፡
በዚህ ተምህርት በመፈጸም አማካ፡፡
በርሃንበኩ እውለለ ለሰነድ
- ¹³አውለለና ወደቻቸ ካኩ ተኋሙው
በቻቸናል ወደምትገዢ ወደ ዲርጋን
ቻቸ፡ የተከለም ካሉርስ ተለዋወ ወደ እያ
ናሳይም ተመለበ፡ ¹⁴እናርስ የወ ካኩርን
ተኋሙው በአሰራር ወሰጥ ወደለቻው
ወደ እንዳለ የወ፡ በላንበት ቅንም ወደ
ምኑ ሰብ ገብተው ተቀመጥ፡ ¹⁵የባለምና
የበዕቃ መጽሕፍት ካኩበብ፡ በኋላ፣ የም
ከና ሰብ አለቻቸ፡ “ወደቻቸ ሆኖ፤ ስለ
በን የሚመክ ቀል እና ተኋሙው፡” ሰላ
አከራቻቸ፡
- ¹⁶አውለለም ተኋሙው በኋላ በመተቀበ
አንዳህ እለ፡ “የአሰራራል ለዋቹ ሆኖ፤
ድግሞም እናንት እነዚከዕኩር የምትናራ
ሁለ፡ እድምጻ፡ ¹⁷የወህ የአሰራራል አነበብ
አምዓከት አጠቻቸንን መረጣው፡ በግብረ
ምድር አያለም ከኋ ከኋ አጋራቻቸ፡
በገዢ ከንዳይ ከንዳይ እውጣቻው፡ ¹⁸እናርስ
ዓመት የሀልም በበረከ ተማሪው፡
¹⁹በከናዣ የምድር የነፃነትናም በበት መንግሥ
ሥት አጥቆቸ፡ የወደቻቸውን ለገን ስነበብ
ርስት እናርሳ አውረዳቻው፡ ²⁰የህም ሰላ
የተፈጻሚው በአሰራት መቶ አምሳ ዓመት
የህም ሰብ ወሰጥ እናር፡፡
- “የወህ በኋላ እስከ እብ ስሙ እና
ዘመን ድረሰ መፈጥናትን ለማቻቸ፡” ²¹የወህ
የም አነበብ ገኩ እናን የሚገኘውን ወጥ፡
ለመኻት፡ እነዚከዕኩር ከበናይም ወጥ፡
የቻቦን ልቻ ሌላን ለማቻቸ፡ እናርም
እናር ዓመት ተሞቻ፡ ²²የአሰራናም ከኋ
ረው በኋላ ያዋቻን እንገለለቻው፡ ሰላ
እናርዎ፡ እናን ሰላ የሆናና እና የምና
ወን ሰላ የሚደረጋው የአሰራን ላይ ያዋ
ቻን አጥና ሰላ መሰኔረለት፡”
- ²³እነዚከዕኩር በግብረ ቀል መዋረት
የወህ ሰላ ዝርዝር እና የሆናና የሆናና
ለአሰራራል እውጣ፡ ²⁴የአሰራ ከመጻቻ፡
በፈቻ፡ የተከለ የአሰራራል አነበብ ሰላ
ንሰሳ ገብተው እናናጂመቀ ሰብከለቻው
እናር፡ ²⁵የአሰራ ተለካውን በማጻቻቸ
ገብር ሰላ፡ እና ማን መሰላቻቸ፡ እና
- 13:11 ሲሆን 19:10:
11:1 ሲሆን 3:1
1 ሰብ 5:6:7
2 ሰብ 18:1
መ 32:4
13:12 ቀ:7
13:13 ቀ:6
ሁኔታ 2:10:12:12
13:14 ቀ:27:42
44:6 ሲሆን 9:20:14:19
21:16:13:18:4
13:15 ሲሆን 15:21
13:16 ሲሆን 12:17
13:17 ሲሆን 6:7
ሁኔታ 6:8
13:18 ሲሆን 14:33
ሁኔታ 31:መ 95:10
13:19 ሲሆን 1:1
አሉ 19:5:1
መ 17:8:55
ሁኔታ 7:45
13:20 ሲሆን 12:16
1 ሰብ 3:19:20
ሁኔታ 3:24
13:21 ሲሆን 8:5
19:9:1:2:10:1
13:22 ሲሆን 13:14
15:23:26:16:13:መ
ሁኔታ 20:1:አዲ;
28:1 ሰብ 3:15
13:23 ቀ:32
2 ሰብ 7:11:22:51
አርሃዊ
ሁኔታ 1:21:አዋብ:11
13:24 ሲሆን 14
13:25 ሲሆን 3:11
ሁኔታ 20:27
ሁኔታ 20:24
13:26 ሲሆን 3:8
ሁኔታ 4:12
22:5:28:28
13:27 ሲሆን 1:22
አዋብ 24:27:አሁን 3:17
13:28 ሲሆን 27:20
25:5:28:3:14
13:29 ሲሆን 1:22
አዋብ 18:31:23:53:አ
ሁኔታ 5:30
13:30 ሲሆን 16:21
28:6:ሁኔታ 2:24
13:31 ሲሆን 28:16
አዋብ 24:48
13:32 ሲሆን 4:40:9
5:27:ሁኔታ 5:42
8:35:10:36:14:7:1
5:21:17:18:26:6:1
መ 1:24:13:19:4
13:33 ሲሆን 2:7
አዋብ 17:ሁኔታ 2:24
13:34 ሲሆን 5:5:3
13:35 ሲሆን 16:
10:ሁኔታ 2:27
13:36
2 ሰብ 7:12:15:17:10
ሁኔታ 29:28
አዋብ 24:
ሁኔታ 2:29
13:37 ሲሆን 2:24
13:38 ሲሆን 5:15:5
13:42 ቀ:14
13:43 ሲሆን 11:23:
14:22:መ 3:24
- እና እናር አይደለሁም፡ ንርስ የወ የአንድ
ማማ እንዲ መቀቻቸ የሚደግም ካኻና
በኋላ ወመባል ይል ንርር፡፡
- ²⁶“እናንት ካኩበኩም ዝርዝር በመከላቻሁ
መንድቻቸ፡ ደግሞም በመከላቻሁ እንዲ
ቻበኩ የሚፈልጉ ሁሉ፡ ይህ የደንት መልእ
ከት የተከለው ለሁለቻቸ ነው፡፡ ²⁷የአየር
አለም ለማቻቸ እለቻቸው እየሰለን አለ
መቀቻቸ፡ ደብ እንዲፈልግም በእናር
ፈራሽ ተኋማቸ፡ ²⁸ለዋጥ የሚደበበው እናንድቻ
መከላቻሁ በየደንት እንዲ እለመ
የዋጥ ፍርድ እንዲፈልግበት ተማሪት፡፡
- ²⁹በላ እናር የተፈጻሚው ሁሉ ከፈጸመ
በኋላ ከተፈቀለበት ይጠበቅ እውጭው
በመቻቸው ወሰጥ አስገባብ፡፡ ³⁰እነዚከዕኩር
የግ ከመታቸ አስተማው፡፡ ³¹የገልጻ የኝር
አስከ አያደለም ካሉርስ ዝርዝር ለነበሩ
ተም ሰብ ቤት ተሞቻው፡ እናርስም እናን
ለአገበበ የሚሰጠው የቻቸ፡፡
- ³²“አቶም እነዚከዕኩር ለለቀቻቸ ቀል
የባለምና የምንሥራቸ ቀል ለለቀቻቸ እናን
የከላቻን በተቀባዩ ይጠበቅ እውጭው
በመቻቸው ወሰጥ አስገባብ፡፡ ³³የአየር
የግ ከመታቸ አስተማበ፡፡
- “ ‘እናንት ለቻቸ ሆኖ፡
እና ቀል መለምሁ፡’”
- ³⁴ድግሞም፡ እናር እናናልበበበና እነ
እነዚከዕኩር ከመታቸ እናናልነማው ለማረጋ
ገጥ እናን ሰላው፡፡
- “ ‘የተቀዳሙውን የተመለውን
የዋጥ በረከት እስተማቻለሁ፡’”
- ³⁵በላሁ ሰላለም ሰጥራ፡
- “ ‘ቅርቡ መበለበበት እናናይይ
እናናፈጻቸ’ ይገልጻ፡፡
- ³⁶“ቅርቡ በረሰ ከመን የእነዚከዕኩር
ፈቻ፡ ከገልጻ በኋላ እንቀቀፍቻቸ፡ ከል
ቀጥታው ዝርዝር ተቀባዩ ሥርዱ በበለበበ፡፡
- ³⁷እነዚከዕኩር ከመታቸ የሰነማው እናር
የግ መበለበበት አያም፡፡
- ³⁸እናንድ ተማሪውን የቻቸ፡ የነጻ
እና ይቻርታ የሚገኘው ሰላ የሰነበት በከል
መሆነ እናና ተስቦከላቻሁ ወውቀ፡ ³⁹በላ
ርስ የሚደረግ ሁሉ በመሰ እና በከል
ማማ ተማሪት ያላተቻለውን ይቻር የቻቸ፡፡
- ⁴⁰በላሁ ሰላው እናናይይ እናናይ ሰላው የተተገናት
እናናይይ ሰላው፡፡
- 13:38 ሲሆን 24:47:ሁኔታ 2:38 13:39 የአክ 15:መ 3:28
ሁኔታ እናናድ ተማሪውን የቻቸ፡፡
- “ ‘እናናይይ ሰላው፡፡’”

ያለ ችሎኩር አልተወጪ::” 18ይህን ሁሉ
ተናገረው እንዲ:: ከዚሁ እንደይወጥቷው
የሰተውት በዚህ ትኋር ንርር::

19እኔሁዳ ማን ካላቸክና ክሳቸም
መተተው: ከተባኑ እንዲበ:: እውለስም
በደንብ ከሚተና በቻላ:: የሞት መሰለው
አቶው ጉትተው ከተተማው ወደ ወጪው
አዎስተ:: 20ሁምም ዓቀ መከተል-ቻት ከዚ
ወተት እንዲለ ተነሱ: ወደ ከተማው ገበታዊ
በማግበቱም ከበርፍባስ ዝር ወደ ዓርብን
የቅር::

አውለስም በርፍባስ በስር ወፊለቻው
እንዲያው ተመለዋ:

21አውለስም በርፍባስ በደርበን የምሥራ
ቻን ቅል ስብሰው:: በዚ ዓቀ መከተል-ቻ
ትኋም ካልና በቻላ:: ወደ ለሰተራን:: ወደ
አፈጻጸም ወደ እንዲያው ተመለዋ::
22የድቀ መከተል-ቻትኋም ልብ በማብረት
ታ-ኋና በኋገኗል-ቻው እንተው እንዲያና
በመምኑር:: “ወደ እንዲከበር መማግበት
ለመማግበት በዚህ መከራ ማለፈ አለበት”
አድቻው:: 23ነበረውም በየአብይት ከርስት
የናት ማማግበትኋና ከይመ-ትኋው በቻላ::
በደንብ በአለሁት ለመከተት ቤት በደረ
ሰጥቻው:: 24በረዳድ-የም በልዕው ወደ
ቻንናል መጠ:: 25በረርቡንም ቅልን ከዚ
በዚ በቻላ:: ወደ አማራው ወረዳ::

26ከአማራውም:: ለሰነና ስነወቻት:: ለራ
ለለንዲከበር ዘመን በደረሰ ወደ ተሰጠ
የት ከተማ ወደ እንዲያው በመከተል
ተመለዋ:: 27እበረውም በደረሰ ገበታዊ
ከርስት ከይመ-ትኋና ለመከተው:: እንዲ
ከበር በእኔር እማካይነት የደረሰውን
ሁሉ:: የግምም ለአከባቢው እንደት
የአያዥነትን በር እንደ ከፈተኑቻው ተናገሩ
:: 28ነበረውም ከድቀ መከተል-ቻት ዝር በዚ
ገበታዊው::

የኢየሩዳለው ተብ኏ል

15 እንደኛድ ሰወቻው ከይሁዳ ወደ
እንዲያው ወርዳው:: “በመ-ሰ ሆኖ
ወተት መወረት ካልተገዢሶሁ ሌተናኑ
አት-ቻለው” በማለት መቻድ-ቻት ማለት
ማር ቀመና:: 2ይህም እውለስምና በርፍባ
ስን ካላኔር ዝር ወደ ካረሪ መከራ ከር
ከር ወሰተት ከተታቻው:: ለሰነና እውለስም
በርፍባስ ከለለሁ እንደኛድ የአምኖን ዝር
ወደ አየሩዳለው ወተተው ለሰነና ጉዳይ
አዋጅርና ሰወቻው ተናገሩ ተመለዋ::
ተመለዋ:: 3በተ ከርስት-የናትኋም እንዲ
መማግበትኋና በደንብና በማግበት በዚ እን
ዳያልፏ ለክፍትኋው:: እንዲበው እንዲስ
ቦታው ለሰነና መመለዋ::

14:19 ከዚሁ 13:45: 51:
2:8:11:25:
2ወጥ 3:11
14:20 ተ-22:28:
አሁን 11:26
14:21 ከዚሁ 2:41:
13:32:51
14:22 የዚሁ 16:33:
አሁን 11:23:13:43:
1:4:3:3:
2ወጥ 3:12
14:23 ከዚሁ 11:
30:13:30:20:32
14:24 ከዚሁ 2:10
14:25 ከዚሁ 11:
19:23:13:1:3
14:27 ከዚሁ 15:4:
12:21:19:1:ወጥ 16:9
1:2:4:2:12:
ቁጥር 3:16:3:8
14:28 ከዚሁ 11:26
15:1 ቁጥር 24:
አሁን 1:16:6:14:
10:2:12:5:23
15:2 ከዚሁ 11:30:
14:2:2
15:3 ከዚሁ 11:19:
14:27

15:4 ቁጥር 12:
አሁን 14:27:21:19
15:5 ቁጥር 1:
ማብር 7: ከዚሁ 5:17
15:7 ከዚሁ 10:14:48
15:8 ከዚሁ 10:44:
47:2:እለ/2:23
15:9 ከዚሁ 10:28:
34:4:3:11:12
15:10 ማብር 23:4:
አሁን 5:9:ወጥ 5:1
15:11 ማብር 23:24:
70:2:16:እለ/2:5:8
15:12 ቁጥር 4:4:4:
48:አሁን 14:27: 2:1:9
15:13 ከዚሁ 12:17:
21:18:1:ወጥ 15:7:
11:19:2:9:12
15:14 2:8:ጥ 1:
15:17 ከዚሁ 11: 12

ማመና ከገድቻው:: መቻድ-ቻትኋም ሁሉ በዚሁ
አድቻው ይለ አለቻው:: እየያራሳለው በደረሰ
ገበታዊ:: በተ ከርስት-የናትኋም ሲዋር
አንዳሁም ማማግበትኋና ተቀብቻው:: የተ
ገብርና እንዲከበር ከእኔር ዝር ሆኖ የወ
ሮን ሁሉ ከገድቻው::

5ኩራይ ሰወቻው የኋና ወተን ያመናት እንደኛድ-ቻ
ተናገሩ ተመለዋ:: “እኔበብ እንዳሁለ
ዘጋጀ የመ-ሰ ሁኔታ እንዳጠበቀ ማድረግ
አስፈላጊ ነው” አሉ::

6አዋጅርና ማማግበትኋም ይህንና
የኋና ለማጠን ተሰለሰ:: ከዚሁ ከርስ
በኋና የተጠበ ተናገሩ እንዳሁ አለቻው::
“መቻድ-ቻት ሁኔታ: እንዲከበር ከተቀት ቤቱ
በፈቻው:: የኋና የሚያውቀ አያዋቀ
ለለቻ እንደ ሰወቻው:: ሁሉ ለለኔሰ-የም
መንፈሰ ተከሰን በመሰጠት የተቀብቻው
መሆኑ እንደ መስከራፈቻው:: የልዋጥ-የም
በለም እንተ በማንኛት በለቻ እኔናሰ-
መከከላ ምንም ልረንት አላደረገው::
10እንዳሁ:: እባቶቻቻኋም እኋም
ልንሰነው ያለቻ ልው ልው ተመለዋን ለምን
አሁን እንዲከበር ተ-ኋና-ተ-ኋና-ቻሁ?
11እኋም የፍንኑው ላይ እንደ እኔናሰ-
በለቻ በእያወለ ዘመን መሆኑ እን
ዳያውናለ::”

12የአውሮም በመ-ሰ በዚ ለሰነ:: በር
ፍባስ እውለስም እንዲናሰ-አማ
ካይናት በእኔበብ መከከላ ለለኔሰ-ቻው
ቻው-ቻው ምለአቶቻና ደንቻ ከገድቻው ለራ
ገብርና የግምም ለአከባቢው እንደት እንደ
ገበታዊ ምለምን እስፈልጊዜል:: 15እንዳሁ
ተ-ሰለ የተ-ሰለው የኋና-የም ቅል ከዚሁ
ዝር ይለማማግል::

16 “ ከዚሁ በቻላ እመለሰለሁ::
የደረሰውን ያድቀትና በተ እንተባለሁ::
ፍርሰለሁ:: መልኩ እውማለሁ::
እንደ የኋና ለመ-ቻው::
17ይኩውም የቀኑት ሰወቻ ተ-ኋና እንደ
ራል::
ለማግ የተ-ሰነው እኔበብው እንደኛድ-ቻ
ነው::
እኔናሁ የደረሰን ቤት እንደሁ ይለ::”

ቁዕራብ ስለ መቆዳንያው ስዕስ የዕው ገልፎ
“ቁዕራብና ማረጋገጫዊ ቅልን በላይ
አንድሬስቦበት መንፈሰ ቅጽብ ስለ ክል
ከተኛው፣ በፍርማያኝ በገዛትና እንደ ላል
ፈው ሂሳብ፡ ውወ ማረጋገጫው በተቋረሙ ሽቦ፡
ወደ ቤታኑ ሌላ የዕስና፣ እንደ የን የእ
የሰነድ መንፈሰ አልፈቻልተቃውም፣ ሰለዘሁ
በማሻያ ስነፈ አድርጋው ወደ መርሆና
ወረዳ፡ የቁዕራብና ሌላት በረከብ እንድ
የመቆዳንያ ስዕስ ቅጽ：“ወደ መቆዳንያ
ተኩረሱ እርዳንግ” ለለው እያ፡ ¹⁰የቁዕራብና
ይህን ሌላው ክሮ በቋድ፣ አጭዢዕክር መንፈ
ልን እንድጋቢበካላቸው መርቻና በለን
በመወገድ ወደዚው ወደ መቆዳንያ ለመ
ዘድ ይለዋን፡”

ፈደም በፊልክስቦበት በንታ አመነች

¹¹ከጠሪዎች በመርከብ ተኩረተን በቀ
ጥታ ተኩባዊ ወደ ስምምነት መማግ፣ በዕ
ግለፅው፣ ገዢአቶችን ወደ የእል ቅጠል፣
¹²ከዘመና የደመግዥን ቅጽና የእቅዢዎች
የመቆዳንያ ሂሳብ የኩጣ ከተማ ወደ ሆነ
ቃው ወደ ልልክስቦበት ጥሩ፣ በዘመና
እያለ ቅጽ ተቀመጥና፡”

¹³በሰንበት ቅጽና፣ የእለት ስፍራ
በመፈለግ፣ ከከተማያቸቱ በር ወተተን ወደ
እንድ ወጪን መረዳን፣ በዘመና ቅጠልበት
ተለብበዎ ለንበረት ለተቶ መግኘር ድመ
ርጊ፡ ¹⁴ከሚያደምበትና ለተወ ለተቶ መከናወ
ፈደም የምትባል እንደት ለተ ነበረት፡
እርዳንግ አጭዢዕክርና የምትመልከና ከተያ
ጥርና ከተማ የመማች የቆይ አብ ከጋድ
ነበረች፡ ጉታው፣ ቁዕራብ የሚጥረውን
በማሻተዋል ተስማ እንድ፣ ልቦን ከፈተ
አቶ፡ ¹⁵እርዳንግ በተ ለምች ከተመመቁ
በቋልም፣ “በንታ ማመናን በእርግጥ
ከተረ ያቻልሏች ወደ በፋይ መጥቶችሁ
ጥቀት ተቀመጧ” በማለት አጥብቃ
ለመኋች፡”

ቁዕራብና ሌላስ በወሁ በት

¹⁶እንድ ቅጽ ወደ ዘለት ስፍራ
በንድድ፡ በጥንካኤል መንፈሰ ተንበት
የምትናር እንዳት የወተ አገልግሎ
አገኘች፡ እር ዓይ በዘመና የጥንካኤል መረዳ
ለእሳወም ቅጽ በዘ ጉዝብ ተስማችው
ነበር፡ ¹⁷ይህንው አገልግሎ ቁዕራብናን
እናን አያተከተለች፡ “እነዚህ ለምች
የመዳንን መንፈሰ የመጥናችሁ፣ የልዕል
እጭዢዕክር እንደዋጥ የቆወ፣” በማለት
ጥመና፡ ቁዕራብና የኩጣ ወደዚው፡”
በመታወሻ ቁዕራብና ሂሳብ የኩጣ
ይጠመችው፡ ቁዕራብና ሂሳብ የኩጣ
በመታወሻ እወር በለ የን መንፈሰ፡
እርዳንግ እንድ ቅጽ የኩጣ የኩጣ

16:16 አሁን 2:9:10:
18:23 ተግባር 1:23:1
16:17 ምርመራ የዕው
46:6:6:6:1:19:18:18:1
16:18 ቀኔ:11:
16:19 አሁን 2:9:10:
19:21:29:20:1:13:1
ማር:15:26:1:14:6
16:5:11:17:1:7:8
16:10 ቀኔ:10:17:
20:5:15:21:1:18:
27:1:28:16:
16:20 ቀኔ:14:7
16:11 ቀኔ:8
16:12 ቀኔ:1:6:6
20:6:6:1:1:1:1:2:2
16:13 አሁን 13:14
16:14 ቀኔ:24:45:
እሌ:11:1:2:18:24
16:15 አሁን 2:38:
11:14
16:16 ቀኔ:13:
ወኪ:18:11:
14:0:28:3:7
16:17 የግ:5:7
16:18 የግ:16:17

16:19 ቀኔ:16:
ወኪ: 8:3:
15:22:1:7:6:
19:25:26:21:30:
የሰ:6
16:20 አሁን 17:6
16:21 ቀኔ:12:
አስ:3:8
16:22 2:ቀ:11:
25:1:ተ:2:
16:23 ቀኔ:27:36
16:24 ቀኔ:13:27:
33:1:1:ቤ:G20:2:3:
29:26
16:25 መጥና:19:
55:62:አሁን 15:22:
እራ:5:19
16:26 አሁን 4:31:
5:19:12:7:10
16:27 አሁን 12:19
16:29 አሁን 15:22
16:30 አሁን 2:37
16:31 የግ:3:15:
ማር:14:4:ቤ:11:14
16:33 ቀኔ:25:
ወኪ: 2:38
16:34 አሁን 11:14

ከርስቶስ ማና እና
ሂሉ፣ የኩጣ መንፈሰዎች በዘመና ቅጽ
በት መዋቅት፡”

¹⁹እኩረዳወቹም የገንዘብ ማማች ተሰራ
ቁዕራብና ሌላስ የኩጣ አየነተተ፡ በለ
ሥልጣና ወዳለበት ወደ በዕስ በታ
አመጥቃው፡ ²⁰ገንዘብም ሲት አቅርቦች
ቁዕንዳሆ አለ፡ “እነዚህ ለምች እና
ሆና ሆኖ፣ ሌላ፡ ከተማችንን አውነዋል
ደግሞም እና ምግዥዎን መቀበል ወይም
መፈለግም የሚይገባንን ለማድ በአዘበ
መከናወ ይገባል፡”

²²አሁን በጥታው በቁዕራብና በለ
ገብ ሌላ ተኩረዳቃው፣ ጉገድም ለበላቸው
ተገዥ በበትር እንዲደበረሰ አዘበ፡ ²³ከፍቅ
ከተደረሰበት በቋልም ወደ ለሁት በት አለ
ገዢው፣ የወሁት በት መጣቃውም ተብን
ቁዕ እንዲጠበቃቃው አዘበ፡ ²⁴እርዳንግ
ይህን የመሰለ ተሳዋሁ ከተቀበለ በቋድ፣ ወደ
ወሁት በት መሰተኞ ከፍል አስተያየት እንድ
ቁዕን ከገንድ ይር አማካቃ አስፈላቂው፡”

ጀትስላ ሌላት አካባቢ ቁዕራብና ሌላስ
አያዘለኝ አየነመኑ አጭዢዕክርና ሌላውሰ
ሣኔ እናር፡ ሌላው እስረቃችም ያያምና
ቁዕ እናር፡ ²⁶ደንገትናው የወሁት በተኩ
መዋረት የሚያደምው ቅልቅ የመሬት
መንቀቃቁቁ ሆነ፣ ወደዚውም የወሁት በተ
በርና ተከራክ፣ የሀለም እስረት ተፈጥ፡
²⁷የወሁት በተኩ መቀዶም ከከንፈልና እቅ
የወሁት በተኩ መቀዶም ከከንፈልና እቅ
የወሁት በተኩ መቀዶም ከከንፈልና እቅ
አስረቃች ያመለው መሰለው ሌላስ ለመ
ቁዕ ሌላናን መዘበ፡ ²⁸ቁዕራብና ሂሳብ
እናን ከፋይ እናርና፣ “እና ሂሳብ እናሁ
ስላለን፣ በራሱ የኩጣ እናርና እና ወደቀ፡
²⁹ይህንው ከወጣ በቋድ፣ “እናንት ለምች
እናን ሂሳብ እናርና እና ወደቀ፡”

³⁰እኩረዳው ከወጣ በቋድ፣ “እናንት ለምች
እናን ሂሳብ እናርና እና ወደቀ፡” እኩረዳው፡
³¹እናርናው፣ “በንታ በእየሰለ አመና፡
እኩተው በተ ለምችሁም ተደናልቻሁ”
እለ፡፡ ³²አሁን የኩጣ ለእርዳንግ በበርና ሌላት
ለምች ሌላ የኩጣ ቅልቅ ተጥገና፡ ³³የወ
ሁት በት መቀዶም ሌላት በዘመና ሌላት
ወሰድ ወቅለቃውን እጠበቀቃው፣ ወደ
የወቃው እርዳንግ በተ ሌላ ሌላ ተጠመቁ፡
³⁴የወሁት በተኩ መቀዶም ወደ በተኩ መሰ
ማናድ እኩረዳው፡ ከበት ሌላ ሌላ ተጠመቁ፡
³⁵የወሁት በተኩ መቀዶም የኩጣ ሌላ ሌላ

የኩጣ ሌላ ሌላ ተጠመቁ፡” እኩተው ለምች

“**Ճ**ԵՎ **ԱՓՔԴՄ**” ԱԱՅ անիշտի
առ պինդուն: **ՅԵՐՍԻՆ** ԱԵՐ տովագութ:
“**ՂԵՇ** հՀՅՑ-ԺՎԿ հԱՄԱՅ: ԱԱԽԱՍ ԹՐԱ
Ժ-Ժ ԱԱԽԱՍ ԿՀ:” ԱԱ ԱՀՎ-ՆԵՐ ԿԱԽՈՒ:
ՅԵՐ պինդուն պինդուն: “**ՀԵՇ** ՔԸՉՊ ԱԵՐ
ՄՀՀ ԴԱՅ: ԱԱԽԱՍ ՎԵՐ ՔԸՉՊ ԳԱՅ
ՔԱՅ-ԱՎ ԹՋ հԱԿ ԱԵՐ ԹՎՃՈՒՅ:
Ժ-Ժ ԱԱՎ ԱԱԽԱՍ ԱԱՅ-ԱՎ ՔԸՉՊ
ՉԱ: ՔԸՄ հԵՄՄՅ: ԱԱԿԱՆ ՀԵՐՄ
ԹՐԱ-ԹՐ ՔԸՄ-ԴԱ!” հԱԲՄ:
ՅԵՐ պինդուն պինդուն: **ՔԸ** ԱՐՄԵ
ԿԱՅ-ՖՄ: ԱԱԿԱՆՊ ՔՎ-ՆԵՐ ԱԱՂԱ
ՔԸՉՊ ԱԵՐ ՄՄԳԴՄ-Դ ԱԱՄ ՔՆԱՄ:
ՅԵՐ պինդուն պինդուն: ՀԵՐՄ
ԹՐԱ-ԹՐ ՔԸՄ-ԴԱ!” հԱԲՄ:
անիշտի պատճեն պատճեն:

ՀՅՈՒՅՆ ԱԿԱ ԳԻՒՅՆ-ՆՓ

17 እውለስና ለላለም በአንድቸልና
በአለቤትና የልፈዎች ወደ ተሰላ
የቁ ሂሳብ በዘመኑም የከይሁዳ የምነት ሪፖ
ነበር፡፡ ይውለስናም እናደ ልማሽ ወደ
የምነት ሪፖ ገዢ፡ ሆኖም ለጋብረተም ከቅድሞት
መዝገፍት እያወቀሰ ካሉንርሱ ወር ተነጋ
ገራ፡ ይከርስተዋ መከራን መቀበለ እናይለ
በተና ከመታወችም መነጣት እናይማግባዎች
እያደረገ በማግረጥ፣ “ይህ እኔ የምስክበ
ዓቃዎ እያደረሰ እርሱ ከፍርቶ ነው” እና
ተወ፡፡ “የከይሁዳም እናይገዛቸ የሰሙትና
በመቀበለ ከውለስና ካልባለ ወር ተቀ
በሩ፡ ደንማም ቅጽ ተሸቻቸው በዘመኑ እና
እሳዕ዗ዬ የሚፈሩ ባሻነትና እያለ ወመቀ
ልዋቸ የሰሙትና ተቀብለው ካሉንርሱ ወር
ተቀብሩ፡፡

16:36 $\Phi\text{-}23:27$
 $h\mu\text{-}15:33$

16:37
 $h\mu\text{-}22:2$ 25-29

16:38 $h\mu\text{-}22:29$

16:39 $\eta\text{-}k:8:34$
 $\Delta\text{-}8:37$

16:40 $\Phi\text{-}14:14$
 $h\mu\text{-}1:16$

17:1 $\Phi\text{-}11:13$
 $\Delta\mu\text{-}4:16$ 1 τ 1 Ω 1 Ω
 $1\Omega\text{-}1:2\Omega$, $\Psi\mu\text{-}10$

17:2 $h\mu\text{-}8:35$
 $9:20$ 1 Ω :14:18:28

17:3 $\Delta\text{-}24:26$
 $46: h\mu\text{-}2:24:3:18$
 $9:22$

17:4 $h\mu\text{-}15:22$

17:5 $\Phi\text{-}13:$
 $\mathcal{C}\mu\text{-}16:21$
 $1\Omega\text{-}2:16$

17:6 $\Phi\text{-}24:14$
 $h\mu\text{-}1:16$ 1 Ω :19:20

17:7 $\Phi\text{-}23:2$
 $\mathcal{C}\mu\text{-}10:12$

17:9 פָּסֶן
17:10 פָּסֶן 13:
 דְּבָרָי 9:20;
 15:22; 20:4
17:11 פָּסֶן
 נִזְבָּח 29:29;
 אֲמֹרָה 16:29;
 רַקְבָּשׂ 39
17:12 דְּבָרָי 2:41
17:13 דְּבָרָי 12
17:14 דְּבָרָי 9:30
 15:22; 16:1
17:15 פָּסֶן 16:21
 22:דְּבָרָי 18:15;
 1:פָּסֶן 1
17:17 דְּבָרָי 9:20
17:18 פָּסֶן 31:
 32:דְּבָרָי 4:2; 13:3
17:19 פָּסֶן 22:
 קְרֵב 1:27
17:21 פָּסֶן

ԾՆ ԱՐԴԻՇ ԽԵՂԲԴՄ ՀԱԽՈՒ:
13 ՈՒՌՈՂՈՎՔ ՔԼԱԴ ՀԵՍԴՔՅՈՒ ՔՄ-
ԱՆ ՔԹԱԼԵՒՈՒԵՇ ՔԱ ՈՌԵԾՔ ԹՊԴՄԸ
ՄՈՂՈՒՆ ՊՈՎ ԿԱՅ ՏԱԽՈՒ ՕՄՈՒՓ
ՈՒ ԱՄԴՄՄԴ ԹՁԱԾ ԶԳԴՐ ԿՑՈՒ:
14 ՈՒԽՍ ԿԱ ԽԵՂԲԴՔ ՔՄՈՂՈՆ ՔԼ-
ՈՂՈՎ ԹՁ ՊԱԽ ԶԾՅ ՈՇՔԴ ՈՒ ՈՂՈՆ
ԾՊԵՔԸ ՊՅ ՀԱԽԾՈՎ ՓՀՈՒ 15 ՔՄՈՂ-
ՈՆ ՊՐՈՒԴ ՈՒ ՈՄՖՄ ՀԵԿ ՀԵՇՈՂԴ Ւ:
ԽԱԼԾՅ ՈՂՈՆ ԾՊԵՔԸ ԹՁ ՀԾԾՈՎ
ՈՒՓԴ ՈՒ ՊՐՈՒԴ ՀԵԿ ՀԵՇՈՂԴ Ւ:

፳፻፲፭ በፋይና

աՅ ԹԵՐՄ ՊԵՂԻ
ԱՅ ԹԵՐՄ ԱԺԱԽ ՀԱԽ ՀԴ

የኢትዮጵያ የሚያስፈልግ ተ ለለ አዲስ አበባ ነገ
ደቂ በማውራትና በመለማት እንዲ በለላ
ገኘይ አልነበም::

²² ሰለዘህ እውለ-ለ በእርምጃ-ኩን በተሰጠ
ስለው ስነበት መከከል ፍቃ እንዲሆ አለ;
የአቶና ሲታች ሆኖ፣ በማግኘትውም ሌገድ፣
በጥም የይማጥታች መሆኑቸውን አያ
ሉ፡፡ ²³ እያተዘዋዋሪሁ ሰላሁ፡ የምንታመሳኑ
ታወቂን ንጉሮች ሰመሌከት፡ ‘ለማይረዳው
አምሳካ’ የሚል ይከናፍ ያለበት እንደ መው
ዋይ እያታለሁ፡ እንጂሆህ ይህን ትተመዘቀ
የምንታመሳኑት፡ እንደገኛቻለሁ፡

29 አንጻራኩ የኢትዮጵያውር ልሸጥ
ከሁኔታ አምሳካ በሰው መ-የም ጥበብ
የተቀረለውን ወርቅ ወይም በር ወይም
ድንጋጌ ይመስ ላል በላን ማስብ አይመ
በጥም:: 30 የቅድም ለል አንጻራኩውር አንጻራኩ
የለውን አለማውቆ በተዳግሱት በአይክል፤
ሁኔታ ዓን በየዚ ተ-ወር ያለ ለወጥ ሁሉ
ዘከሩ አንጻራኩ የሚል:: 31 በመረጋገጫ ለው¹
አማካይኝት በግለም ላይ በፊድቅ
የሚፈርድ ይጠኑ ቅን ወሰኑ አልፎ::
እርስዎም ከመ-ታን በማስ ሆኖች ለወጥ
ሁሉ ይህን እኔ የምዕስኩ::”

32ՀՆՀԱԾՈՒ՞ ՈՂ ՄՈՒՐԴ ԴԵՎԱԿԻ ՈՂՄԱՆ ՈՂՄԱՆ
ԱՅ ՀՅԱՅՅԻ ԽԱԾՈՒՅ ԱԼԱԽԻ ԱԼՈՒ ՄՐԴԻ
ՈՂՄԱՆ ՄՈՒՐԴ ԻԿԱՆԻ ԳՐՄԱՆ ԱՄՈՒ
ՄՐԴԻ ՀՅԱԾՈՒՅԱՆ ՀԱԼԴԻ 33ՈՂՄԱՆ ԱԿԱ
ՖՄՈՒՆ ԽՄՈՒԽԱՐՄՈ ՄՐԴԻ ԱՅ 34ՀՅ
ԳՐՄՅ ՈՄՄԻ ՄՐԴԻ ԱՎԱՐ ՊԱՄ ՈՄՄԱԿ
ՄՐԴԻ ՄԻՒՏԱԴԻ ԱՄՈՒՄՈ ԽԱՆԱԿԱՄՈ ԱՅ
ՇԱԲՐՈ ՔԴԱԼՈ ՔԴԱԾՈ ՔԴԱԾՈ ՔԴԱԾՈ

17:22 *¶*•16:19
17:23 *¶*•h4:22
17:24 *¶*•10:14
17:18:27: *λ*,*¶*42:5
66:1:2:*¶*•*λ* 11:25
λ•7:48:14:15
17:25 *¶*•n50:10
12:*λ*,*¶*42:5
17:26 *¶*•g3:2:8:
λ,*¶*12:23:
17:27 *¶*•g4:7:*λ*,
55:6,*¶*•c22:22:2

55:6 **א**כ23:23:2
17:28 **ה**ס20:18
אר12:10:8**ט**ט5:23
17:29 **א**ה40:18
20:כ**ט**ל1:23
17:30 **ה**כ23:
א,**ב** 24:47:
דר14:16:כ**ט**
32:5:כ**ט**ב2:11:
12:1**א**ת1:14
17:31 **ט**מ9:8:
96:13:198:9:
טב10:15:ד**ט**ט2:
24:10:42
17:32 **ה**כ18:31
17:34 **ה**כ19:22

ՀԱՅ-ԱՐԵՆ ՈՒԳԵՐԵՑՔԻՆ

18 ካወሮ በንዳ የመለሰ እኩቴና ተኩ
ሥቶ ወደ ቁርንጥስ ዘረ:: ወጪ
የም የክንስበት ተወልድ የህንወጥ:: እቅዱ
የተባለውን አይሁዳዋ አጥኑ: እርስጥ አይ
ሁድ: ሆኖ ክርም እንዲወጣው ቅልወቻዎን
በዚህው መውራት ክማሳቱ: ክጽርስዋዏ ዝር
በፍርብ ገዢ ክእጥላይ የመግ ንብር::
ቁጥራለም ለይቶችው ወደ እኩር ዘረ::
እኩር እኩር ዘረ የኩኩን ስሌ ስሌ
ነበረ: ክእጥላይ ዝር ተቀምጧ በተመሳሳይ
ሥራ ልዩ ተለማገራ:: ተያያዥበታዎን ክእይ
ሁኔታ ክጣር ለወጥ ዝር በምዝገቢው ወጥጥ
አየተኞገሩ ለያለምናጥው ይጥር ንብር::
ስልጋዎን በጥሩወሰን ክመቁድናየ በወ
ረዳ ገዢ: የመለሰ ስሌጣንት አየተኋ:: እ
የሰብ እኩር ክጽርጥና እንደ ሆኖ ስሌ
ይህድ የመስከር ንብር:: የገዢ ባጥ
ቁወሙናና በረጋጋት ገዢ ለበለን እኩ
ገዢ: “ዶማቻሁ በረጋጋቻሁ ልዩ ያህን
እኔ የገዢ ባኩ: ክኩማሪሁ ወደ እኩባዎ
እኩዎለሁ” እኩቻዎ::

የኢትዮ ወጥቶ ተቋስ አርባዎን ወደ
ተሳሪ፣ እነዚህበርን ወደማግዴመልከት ስው-
ጠት ዘድ፣ የዘመኑ ስው ተት በምክን ሪብ-
አውጥበት ንብር፡፡ ይሞኑት ሪብ አለፈ የኩብ
ሮው ቁርስክስ ካዙት ስምም ሁሉ ዝር-
ጠታ አመራ፡ እወለሰ ስፍነገር የሰው-
ሙክ ይቀርቡ ስምም እምነዎች ተመመቂ፡፡

⁹ፌዴም ለፈጥ በረከብ እውለበት እና
ክሱ አለው፣ “እተኞች፣ ተግኑር፣ የዚምኖ
አቶበል፣ ¹⁰እኔ ካላጋጥ ፈር ነገድ ማንም
በካድተ ላይ ተነሣቶ ለተደሃህ እውታልም፣
በዘመኝ ክተማ በዘመኝ ለምት እለጀኝ”;
¹¹ስለሁ እውለበት የሚከተሉበትን ቅል እያ
ስተማሪው እንደ ዓመት ተከል አብ
ርክቡ ተቀመጥ፡፡

¹² ԵԱԲՈՒ ՔԻՆՔ, ԵՐ ԱՌԱՋՈՒՄ ԴԱ
ՀԵՍ-Ը ԴՊԱՇՎ ԱՌԱՋՈՒՄ ԴԱ, ԴԻՄ:
ԳՏԵ ՄՅՈՍ Ճ-Ի ՀԿԾՈԹ-ԴՐՄ: ¹³ ԵՍ
ՈՎ Ճ-Ի ՈՄԳԵՃՔՋՎ ՄՅՈՒ: ՈՄԴ-
ԻԿԱԿԱԽԵԴ ՀՀՅ. ԲԹԱԼԻ ՀԵՐԴԱԴ-ԴՎ:

14 አመ-ለስ ላኩንር ገና አቶ-ን ስከተት-
ዕልምስ አይሁ-ድን እንዳሆ አገተው;
የአይሁ-ድ ሰምቶ ሆኖ፣ የቆረጥሁ-ት
ገኝበ ሰላ በሙስ ወይም ሰላ ክብሪ ወን
ቻል በሆነ ዓይ ለማጣቸው በተገኘት
በጊር፡ 15 ነገር የን ክርክሩ-ቻው ሰላ ቅልተና
ሰላ ሰምቶ እንዳሆ-ም ሰላ አጋታው በሙ
ሁኔታ፡ እናንተው መጠኑት፡ እኔ ሰላ እንዳሆሁ

በዚህን ነገር ይሸፍ ለመሆኑ አልፅም::¹⁶በላይሁ ከፍርድ ወንበር ፍት አሳዣ
ቶው:: ¹⁷በዚህ ጊዜ ሂሳብ የምንጫር-በ-በ
አለች፣ ለስተኞች ይዘው በፍርድ በፋ
ቀት ይሰራው፡ ወልደ ጥን ንጂ ይጋ
ታም አልሰጣው::

ቁርዳዋ አቋና አሳለስ

¹⁸በዚህ በረካ ይውለስ በዘው ቅጽ በፍርድ
ቁጥ ተቀመጥ ከዘውም መግዴታች ተሰና
በቶ ከቅርቡና ከአቋ ዝር በመከናዣ
ወደ ስርያ ይደርና፡ ለእለትም ለእነዚህ
ከዝናዣና በተባለ ቢታ ሪፖርት ተፈጻሚ::
¹⁹አራቢን በደረሰ ገዢም ቁርዳዋንና
አቋን አዘጋጅ ተዋጥው፡ እርስ ሪፖ
ግን ወደ ምክንያት ገበያ ከእዚህ ዝር
ይናገና ነበር፡ ²⁰ከእናርዏ ዝር አንዳነስ
በት በመቀቃቸው ጊዜ ልቋዶች አላሱ
ኩም፡ ²¹ገኘ ጥን ለለያጥው፤ “የኢትዮጵያው
ልቋዶ ከሆነ ተመልሽ አመማለሁ” አን
ቶው፡ ከእናሮንም ተኋማቶ በመከናዣ
ተኋማ፡ ²²ቁርድ የም በደረሰ ገዢ፤ ወጥቶ
ለበት ከርስትያን ለላምታ አቅረብ፣ ከዘ
ም ወደ አንዳነስ ወረዳ::

²³በአንድዎች ተቀት ጊዜ ከዚያ በደረሰ፤
ከዘው ተኋማቶ በግልጽ በፍርጻይ አን
ሪች ከዚያ በታ በመዘዋወር ይቀ መዘ
መ-ርትን ሁሉ አስረታታ::

²⁴በዚህ ጊዜ የአስተኛው ተመልሶ
የሁኔን አሳለስ የሚባል አንዳ አይሁዳው
ወደ አሳለን መጣ፣ እርስ-ም የተማረና
ቅድጋት መግሰኗትን ተንቀቀ የሚያውቀው
ሰው ነበር፡ ²⁵ይህ ሰው፣ የኤታን መግለጫ
የተማሪ፣ ለሉ አያስሎም በትክክል የሚና
ገርና በመንጠስ ለየተቋሙለ የሚያስተምር
ነበር፡ ይህን አንዳ እርስ የሚያውቀው
የየተናገኝ ተሞቀት ቤቱ ነበር፡ ²⁶እርስ-ም
በጥናው ሪፖርት በደረሰ ወረዳ::

ቁርዳዋና አቋናው በስተኞች ጊዜ፤ ወደ
በታችው መሰራው የኢትዮጵያውና መግለጫ
ይሰላጥ አስተናገኝለው አስረታታ::

²⁷አሳለስ ወደ አይደደ ለመሆኑ በፈላጊ
ገዢ፤ ወንድ-ም አስረታታ፡ በዘው
የንብረት ይቀ መቀመር-ጥም አንዳ-ቀበለት
ይ-በበ ይ-ለት፡ እዘውም በደረሰ ጊዜ ከ
ወው የተናገኝ አያነው ለኋይነት ተልቀ
ረዳት ሆኖች፡ ²⁸የቅድጋት መግሰኗት
አይመሳይሩ፡ አያስለ እርስ ከርስቶስ
አንዳ ሆነ ከእዚህ ዝር በፊት በመከናዣ
ነር በአሁን ፍት ይረታታው ነበር::

18:17 ቅጽ: 1
18:18 ቅጽ: 2:27:
ወ/ሮ: 6:25; 18:10:8
2:24: የምንጫር-በ-በ
21:24: ማር16:1
18:19 ቅጽ: 24:
ኩም: 19:1:17:26:
1ቁርድ: 15:32; 16:8:
አ.፲: 1:1; የም.ጥ: 3:
አ.፲: 1:1: 2:1

18:21 ማር10:
15:32: ቁርድ: 4:19:
የቆ: 15
18:22 ምክንያት: 8:40:
11:19
18:23 ምክንያት: 2:10:
14:22: 15:32: 41:
16:6
18:24 ቅጽ: 19:
ኩም: 19:1:
1ቁርድ: 12:3: 5:6: 22:
46:16: 12: ቁርድ: 13
18:25 ማር1:4:
መግለጫ: 11
18:26 ቅጽ: 2
18:27 ቅጽ: 12:
18:ኩም: 1:16
18:28 ቅጽ: 5:
ኩም: 8:35:
9:22: 17:2

ቁውለስ በእናሮን

19 አሳለስ በቅርድ በእበረበት ሂደት
ቁውለስ በአይደኛው አንጻ ሀል ይ-
መ ከእናሮን መጣ፣ በዘውም አንዳንድ
ዳቀ መቀመር-ጥም አግኝቶ፤ ²“በመፍቻሁ
ገዢ መንጠስ ቅድጋት ተቀበለቻሁ?” አል
ቶው::

እናሮስም፤ “አልተቀበለቻም፤ አንዳኋ
ወጥ መንጠስ ቅድጋት መጥናት አንዳ አልሰ
ማንኛም” አለ-ት::

³ቁውለስም፤ “ታ-ዲያዊ፤ በምን ተጠመ
ቁጥሁ?” አሳጥቶ::

እናሮስም፤ “የየተናገኝ ተሞቀት” አለ-ት::

⁴ቁውለስም፤ “የየተናገኝ ተሞቀት” የን
ሰብ ተሞቀት ነበር፤ የተናገኝ ሪፖ
ሰው ተስፋ በደረሰ ጊዜ በሚመለው በለያስለ
አንዳኋምኑ ተኋማርአል” አሳጥቶ:: ⁵አን
ስ ለውጥ ይህን በሰው፤ ጊዜ በኋታ በለያስለ
ሰው ተጠመቱ፡ “ቁውለስም አቅን በኋይ
ቁው በሙት ጊዜ፤ መንጠስ ቅድጋት ወረ
ዳቀው፤ በለለ-ት ቁጥቷው ተኋማሩ፤
ት-ኋማሩ ተኋማሩ፡ ገዢው በለመው
ለይ በኋይ ሪፖ ነበር::

⁶ቁውለስም ወደ ምክንያት አያጋጣ፤
በለያስለዎች መንግሥት አያተናገኝ
አያጋጋጥቷው ማስተት መር መ-ለ ምናም
አይደና ቅድጋት ይ-ለት ይናገና ነበር፡ ⁹አን
ቁጥሁ፤ ጥን ቅትር በመሆኑ፤ ለማመን
ልቋዶች አልነበረም፤ የኢትዮም
መንገድ በንግድ የተለለ ነበር፡ ¹⁰ይህን ማረጋገጫ-ም
ሁለተ ዘመት ለሉ ተጠመ፡ በለለው አውራ
ሽ ይኖሩ የአሁን የአይሁዳው የሚገኘ
ለዋጥ ሁሉ የኤታን ቁል ለመስማት
ቁል::

¹¹የኢትዮጵያው በቁውለስ እና እናሮ
የሚያስፈት ተ-ኋማሩ-ት ይናገና ነበር፤
¹²መ-ከናዣ ወደው ሰው-ነት የነበ መ-ሪ
አንዳ ወደ ለመመጥቷው ሰው-ሰው በሽታ
ቁው ይለቷው ነበር፤ ሪነኛን መ-ፍቅር
ቁው ይመው ነበር::

¹³አየሁኑ አጋጋጋጥቷው የአይደና
አይሁዳ አንዳንድ፤ “ቁውለስ በሙስ
በትው በለያስለ ሪው አንዳ-ት-ውው አማ-
ካለሁ!” አያለ የኤታን የአያስለስ ሪው
ርተኛን መ-ፍቅር ሰው-ሰው ሰው-ሰው ሰው
ለመ-ጥራት ተቀኑ፤ ¹⁴የአይሁዳው የኩም-ቁ

¹⁵ወያወ ሰትል ሰት
¹⁶ወያወ ከመ-ጥራት ሰት
¹⁷ወያወ ሰት

አልቃ የእስቀዋ ለሰነት ወንድች ላይታም
ይህንኑ ያደርጉ ነበር:: ¹⁵ርከሳ መንፈ
ለም፡ “እያለስን የወቅዌያሁ፡ ደመለስ
ንም የወቅዌያሁ፡ እናንተ ጥን እነማን
ፍቃዴ፡” አልቁው፡ ¹⁶ከዘመኝ ስከሳ መን
ፈሉ ይደረሰበት ለወ አለ ይሞታው፡ በረታ
የጥቃውም፡ እኩን ለላላለባቸውም በረቱ
ተለዋ ዕረቀታቸውን ስለ፡
¹⁷ይህም ለእኔስ ሰንበቅና፡ በሚኖሩት፡ በእሁ
ደና በግዢ ለማቻ ሁሉ ሲሆን በታወቁ ሂሳብ
ሁለም ፍርሱት ይሞታው፡ በዘመኝ የነጋ
የእያለስ ለም ተከበረ፡ ¹⁸ከመትኩም
ለማቻ ለዘመኝ እያዋረው ከፌ ለረቻውን
በግራት ተገኘ፡፡ ¹⁹ለጠኩፊል ከክርስተም
መከከላ ለዘመኝ መቆካራቸውን ለሰበ
ለው በማማማት ለከተበኩ ተት እውጫለ፡
ቃቻውም ለሰበ አምባ ስህ ለር የሀል
ምና ተገኝ፡፡ ²⁰በዘመኝ ሁኔታ የነጋ ቁል
በገራል እያደገና እያስኬ ሂደ፡፡

21.ይህ ሁሉ ከዚህ በጀትና የወለሰን በሙ
ቀዳማቸው በኢትዮጵያ በኩል ሰልጭ ወደ እያሮ
ሳይም ለመሆኑ በመንጻል መሰጥ፣ “እነዚ
ከደረሰሁ በጀት ደምኝ ድግሞ ማጥታ አለ
በኩል” እኩል፡ 22ከደረሰቸውም ሁሉበት፣ መጥ
ተዋናና እርስዎች፣ ወደ መቀዳማቸው
አብ እርስ ሪሳኔ ጥሩ በኢትዮ እውራጃ ተቀብ
ቁን ተቀሙበ፡፡

ԱՆՁՈՅՑ ՔԴՆԿՈՎ ՄԻՒՆ

²⁸ՈԹՔԵԴ ԸՄՆ ՈՒԹՄ. ԱԽ ԻԿ-Ի
ԴԺՎԴՎՈՒ: “ՔԱԶՈՂՀ ՀԱՇՎՈՒՆ ՇՐՋՎ
ԳԴ!” ՀՔՆ. ԸԹԵԴ. ԾՄԸՀ: ²⁹ՈԹՔԵ

19:17 *dm*"5:5;
 11:18:19
19:20 *dm*"6:7:
 12:24:13:48
19:21 *dm*"16:9;
 18:12:20:16:22:
 21:4:12:15:
19:22 *dm*"10:
 26:27:31:29:
 13:5:16:1:*dm*"
 16:23:2*m*,*P*4:20
19:23 *dm*"9:2
19:25 *dm*"16:
 16:19:20
19:26 *dm*"4:28;
dm"15:4*dm*"44:
 10-20:*C*10:3-5:
dm"2:9:17:29:
 18:19*P*8:4:
dm"9:20
19:28 *dm*"18:19

19:29 *dmr*16:9;
 20:4:27:2;**C^{mp}**
 16:23:1;**P^{mp}**1:14:
P^{mp}4:10;**L^{mp}**24
19:30 *dmr*11:26
19:32 *dmr*21:34
19:33 *dmr*12:17
19:34 *f*-28
19:35 *dmr*18:19
19:37 *C^{mp}*2:22
19:38 *f*-24;*dmr*
 13:7:8:12;18:12
20:1
*dmr*11:26;16:9

ወ-ም በከተማው ሁ-ለ ሁ-ከት ተ-ኩ፡ እነ
ብ-ም እንደ ፈይ በማበር የመቁድኝ ተ-ው
እና የሆኑ-ትኝ ከአው-ለ-ሰ ዘር ይ-ዘ-የ የ
በ-ትኝ ጋዜቁ-ኝ ይ-ይ-ቦ-ኝ እርስጥ
ጠ-ሳ-ን ይ-ዘ-ው ወ-ዳ ማ-ጥ-ታ ማ-ያ-ው ለ-ፍ-ራ-
እ-ሪ-ሙ በ-:: ፩፻ ወ-ለ-ሰ-ም ወ-ጥ-ታ አ-ገ-ብ-
ፈ-ት ለ-መ-ቁ-ቢ ል-ሳ-ን ን-ር-፡ ይ-ቅ መ-
መ-ር-ታ የ-ን ካ-ለ-ሰ-ት-፡፡ ፩፻ ከ-ው-ራ-ቃ-ው ባ-ለ
ሥ-ላ-ም-ት እ-ን-ዳ-ደ-ድ ወ-ዳ-ቁ-ቃ እ-ን-ዳ-፡
ቁ-ው-ለ-ሰ ወ-ዳ ማ-ጥ-ታ ማ-ያ-ው ለ-ፍ-ራ-
ዶ-ፍ-ር እ-ን-ዳ-ደ-ባ ወ-ው ለ-ዘ-ው ለ-መ-ት-፡፡
፩፻ የ-ሳ-ው-ም ተ-ጠ-ሚ-ሙ እ-ን-ዳ- እ-ን-ዳ-
ነ-ር ለ-ፍ-ር ለ-ፈ-መ-ም ለ-ለ እ-ጥ-ኝ-ን-
ፈ-ቃ-ቃ-፡ ን-ር-፡ እ-ብ-ቅ-ው-ም ለ-ው ለ-ሞ-ን
እ-ዘ-ም እ-ን-ዳ- ተ-ሰ-ሰ-ሰ እ-ን-ዳ- እ-የ-ው-ም-
ነ-ር-፡ ፩፻ እ-ይ-ሁ-ድ-ም እ-ለ-ከ-ን-ድ-ር-ስ-ን ከ-አ-ገ-ብ-
መ-ከ-ከ-ል ጥ-ተ-ው ወ-ዳ ፍ-ት በ-ሙ-ት ገ-ብ-፡
እ-ን-ዳ-ደ-ቁ-ቃ እ-ን-ዳ-ና-ገ-ለ-ተ-ው ማ-ዘ-፡ እ-ር
ብ-ም ለ-እ-ር-ና-ለ-ተ-ው ል-ሳ-ን ብ-ም እ-ን-ዳ-ለ-
ጠ-ማ-ኤ-ት ተ-ቀ-ሳ-ው-፡፡ ፩፻ የ-ር የ-ን እ-ር-
እ-ይ-ሁ-ድ-ም መ-ሆ-ን በ-ሙ ገ-ብ ሁ-ለ-ሙ-ም
በ-ኩ-ድ ደ-ም-፡ የ-ኩ-ኩ-ል-ኩ እ-ር-ሙ-ም-ስ ተ-ቀ-
ሳ-፡ እ-ደ-ለ ሁ-ለ-ት ለ-ገ-ት የ-ል-አ-ሙ-፡፡

35የከተማችኩም የኩ ላኩ አስበት
እቶ አለቸች እንደህ አሉ: የእራሱን ስምች
ሁይ: የታላች የእርጂዢዎን በተ መቅረቢኝ
ከላማኝ ወጪዎም ምሳሰል መቀቃዎን
ነትዎ አገባብ መሆኑን የሚያውቁ ማን
አሉ? 36እስከሆነ: ይህ ሲቀ የሚያከድ እንደ
መሆኑ መጠና: ለተጨማሪ እንዳቸች ነገር
በጥቃቄ ከመፈጸም ለተመሙ ይግባኝ
ቋል:: 37እነዚህን ስምች በተ መቅረቢኝ
ገዢዎች ወይም እምጣቻችን በሆኑቸው
ገዢ የወጪዎን ቅል ስጋጌነት ይዘቷሁ አካሬ
ደረሰ እንዳዎም እምጣቻችን ቅል::
38አንጻርዎ፣ ድማጥርበኝ ከእርሱ ዝር
የለት እንተረሱች በምንጭ ልይ አበቱታ
ከላቸው፣ ፍርድ በቱ ከፍት ነው፣ ይኩ
ችም አሉ: ከዚ ማቅረብ ይቻላሉ:: 39ከዚህ
ሌላ ለታዋዎብ ያደረጋችሁት ነገር ከሉ:
በኢትዮ ገዢ ይቻላል:: 40እለበለዎ ባሩ
ስለ ሆኖው ነገር፣ በህተት እነዚያዙት እን
ዳንስስለ የወጪና: አጥጋቢ የሚከናወት
ስለለቻች፣ ሰላ ሁ-ከተ፡ በንጠረዥበት
መሰረ መሰጣት እንቻልም::” 41ይህን ከተ
ኋገረ በንግድ ገዢ አይደለም እኩን እንደን እኩን
መቆራይኝ ወደ ገዢ ገዢ

20 ሁኔታውን እንደ በረድ፣ እውለለ
ዶቃው መዕምርትን አስተርቶ መከ
ራይው፣ ተሰናበጥናውም ወደ መቆዳንያ
ለመሸጭ ተኩባ፣ የገልፋብቻውም ለፍራ

የች አባበኝ በላይ ተል አያዥኩፌ ገዢ
አንጻ ደረሰ፡ ²በዘመኑም ማስተት መር ተቀ
መጠ፡ ወደ ስርዳ በመርከን ለመሆኑ ሰነድ፡ ሰነ
ፈጸም አይሁድ አሚራው-በት ለላ ሰነድ፡
በመቅረቢያ በክል አይደን ለመመለስ
ወሰኑ፡ ቁጥርና ለፈጥርው ሰነድታ
ይሸ፡ የተሰለ-ንቀዬም እርዳታ ሪሳኔ ሰነ
ፈጸድ፡ የደርሱኑ ማያድ፡ ካሉያ አውራጃ
የመጠት ተከታታል ተርሱ ወሰኑ፡ እንዲ
ሁ-ም ተጥራይወል አገልግሎት ሂደ፡፡ ⁵እናነዚ
ህግ ለማቅረብ ወደ ፊት ቅድመዎን በመር
እና መብቃ፡ ይናኛ ቀን፡ የቀጣ በኋላ
ካሉ በኋላ፡ ካፈልጋስቦለ በመርከን ተኩ
ማን፡ ካዣስት ቅዱም በኋላ ካሉ-ች፡ ወር
በጠርካና ተገኘኝ፡ በዘመኑም ለበት ቅዱ
ቁጥሙን፡

አውጭኬለ በጠርካና ከጥት ተነሱ

በዕለምንት፡ መጀመሪያ ቅን እኔወራ
ለመቀረብ ተሰጠበት ስለም፡ እውለስ በማ
ግብ፡ ለመሆኑ ሰላሰባ፡ ከእርዳ ዝር ይገ^ገ
ጥር ካርድ፡ ጽማገኘም አልነ አካል ለለተ^ተ
ደረሰ እናወሁ፡ ወጪስበትበኩታም ሰነ
ኻ ላይ በዘመኩስት ካርድ፡ እውጭበከላ
የተባለ እናደ ነበባም በመስተት ላይ ተቀ
ምመ ካርድ፡ እውለስ ጽማገኘን ስጋዜወሙ^ሁ
ኩ፡ እንቃልፍ እንቃልፍ አለው኏ ውልተ^ተ
በለ ተቁ፡ ከሚስተዋወሙ ይቁ ቤልዋፈል
ወደቀ፡ ወቶም እነዚሁ፡ ¹⁰እውለስወም
ወርዳ በአቶ ተቁድሞ በቀልወና፡ “አይ
ወቱ በመስጠት ስላለች ሁከት እናኝጠሩ”
አናቸው፡ ¹¹ተመልሬም እናደ ጉኑ ወደ^ሁ
ይቁ ወጥ፡ እኔወራውም አርዳ በለ፡ ለሉ
ከነጋም ይረሰ በዘመኩስትና በንጂነ ተኩ
ሥቶ ዘረ፡ ¹²በጥቶም የን ነበባ አይወ
ሆም ወሰዶች፡ በክህም እና ተቁኩና፡
ቅወለስ የኩልያንን ጽማገኘዋች ተኖጣት

¹³እኔ ብን ክውለዎን ለመቀበል ወደ
ሙን ወደ መርከብ ዘድና፡፡ ከዘመም በመር
ከብ ወደ አቦን ተጊዜ፡፡ ይህን የደረሰው
ነውም ክውለዎን በየሰበ በአንቀጽ ለረዳ ስላ
ሰበ ንበር፡፡ ¹⁴በአቦን ከተገኘኝም በቃል፡፡
ተዋ በስለው አብረት በመርከብ ወደ
ማጠለት ዘድና፡፡ ¹⁵በጣምሰቱም በመርከብ
ተጥናት ከሰይ ያልተ ተያይ ያልፈድ፡፡
በጣምቀተለውም ቅን ወደ ስሞን ተሸጋር፡፡
በጣምሰቱም ማረጋገጫ ያልፈድ፡፡ ¹⁶ክው-
ለውም በአቢይ አውራጅ በዘመኝ መሳየት ስላ
ፈልጋለ፡ ወደ አሪቦን ስይባን በአድራሻ ለመ-
ሸፍ ወሰኑ በታፊል ተግባሩን በአየኔ-
ቅናም ለመዋጥ ተከተሉ ነበር፡፡

¹⁷հօգևո՞ք օք է ենթած կամ դիմաց

20:3 **¶***19:
א,**ב** 2:2;
ד,**ה***9:23:24:
14:51:6:9:12:3 12:1
5:30:25:3:12**ה**
11:26:1**ה**:12:16

20:4 **ה**,**ו***2:9:
16:1:17:1:19:29:
1:29**ה**,**ו**6:21:
ז,**ח***7:2,**ט**12:
4:20:**ט**:3:12

20:5 **ה**,**ו**16:8:10
20:6 **ה**,**ו**16:8:12
20:7 **מ**,**ט**:14:19:
1:4**ט**:16:2:
א,**ל**:1:10

20:8
ה,**ו***1:13: 9:37

20:10 **ו**,**י**:17:21:
2:7:4:34:
ט,**ו**:9:23:24

20:11 **ט**:7:
ט,**ט**: 14:19

20:15 **פ**,**ע**:17:
2:0**ט**: 4:20

20:16 **ה**,**ו***2:1:9:
18:19:19:21

20:17 **ט**,**ע**:15:
ה,**ו***11:30

20:18 *דָּבָר* 2:9;
 18:19-21; 19:1-41
20:19 *פְּרִץ*:
מַלְאֵךְ 6:6
20:20 *פְּרִצְתָּה*:
מַלְאֵךְ 40:10;
אֱכֹדֶם 24:24
20:21 *דָּבָר* 2:38;
 18:5; 24:24; 26:18
מַלְאֵךְ 1:15;
פְּרִץ 2:5; 4:4; 5
20:22 *פְּרִיצָה*:
20:23 *דָּבָר* 8:29;
 9:16; 21:4
20:24 *הָרָעִים* 11:23;
 21:13; 2:4; 4:1; 5:
מַלְאֵךְ 1:20; 4:4; 7:
פְּרִץ 1:3
20:25 *פְּרִץ*: *מַלְאֵךְ*
 4:23
20:26 *הָרָעִים* 17:
 19; *הָרָעִים* 18:6
20:27 *פְּרִיךְ*:
20:28 *פְּרִיךְ*:
פְּרִיךְ 21:16;
כְּנֻסָּה 2:25;
 1:4; 6:20; 10:32;

1m,¶3:1
20:29 $\Phi\cdot 28:$
 $\eta\cdot b\cdot 7:15\cdot h\cdot 134:5$
20:30 $h\cdot m\cdot 11:26$
20:31 $\Phi\cdot 19\cdot h\cdot m\cdot$
 19:10
20:32 $\eta\cdot b\cdot 25:34:$
 $h\cdot m\cdot 14:23\cdot 26:18:$
 $\lambda\cdot b\cdot 1:14\cdot \Phi\cdot 11:12:$
 $24\cdot b\cdot 19:15:$
 $\lambda\cdot p\cdot 1:4$

የበት ክርስቲያኑን ማማግላቸዋል አለበት;
18 በመጠታም ገብ እንደሆነ አልተው፡ “ወደ
እናይ አውራቸ ከገባዎች ካውቸው
ያዋ ሰላት እናሁዋ አውቸው ካናኝነት ይረ
እናኝነት እናደቅርቡ ፈውቸዋልሁ፡” 19 የማግኘ
እናኝ ከአይሁዳ ፖር የተኞነ መከራ ቤት
ደርሰ-ጥም፡ ቤትን በተ-ለቻ ተከተቻ
በኢትዮጵያ አልተፈጻሚሁም 20 በኢ
ደባቀሻም ሆነ ከበት በተ በሙዝዎች;
እናኝነት ከማግኘጥማር ይጠቃማቸል
በዚ ያስጠሁትን ካመሰብከ ወደ ገዢ አላ
ሆነም፡ 21 በንድሰ ወደ ስማኤል-በርሱ
እናኝ መለሰኔ በንታችን በአያስስ እናኝ
ያዋ፡ ለአይሁዳቸ ለማረኩ ለምቻው አጥ
ብቻ መስከራተቸዋህ፡፡

22 እኩ-ጥም ሲታይ ሰጋድ የሚደርሱ-ባ
ችን የለው-ቻው፡ መንፈሰ ቅዱስ ወደ አያዲ
ሳይም እናደሆኑ ቀድ እያለሽ ነው፡፡
23 ንርር ችግ በምናድባቸው ከተ-ጥም ሁሉ-
ለፈራ-ጥና መከራ እናደማጠበቃ መንፈሰ
ቅዱስ ይመዘኙልኬቸ፡” 24 ይህንን እንዲ
ከተት ከአያስስ የተ-ቀበሉሁ-ትን ፍጠራና
የክጻዣ-በርሱ የዚህ ወንገል የመመስከር
እንጠጣሪውን በፈጸም፡ ለእኔ ሲወጪ
የማግኘው እናደማቸው እናደ ከንቱ ነገር
ች፡፡

25^{ee} հՆՄԴՅ Ո.ՄՀՅ Ոտակիդի՛ւ գի
Փաշ Քնիլիկեց մոշյախ բընի
Ս-ԴՌԱ. է հՀՇԴ Ս-ԴՌԱ. իկՑՊԱ.Ս
ԹԶ.Բ ՃԵՇ հՀՔՄԴՀ ՕօՓԱԼԱ.::
26^{ee} ՈՂԱԿԱ ԽնՈՎ Ս-Ա. ՔՊ ՀՑ-Ն ՄՄԾԵՇ
ՈՒ.Դ ԳԵ ՀՄՈՒԿԱՇ ՁԱԼԱ.:: 27^{ee} ՔՆԻԼ
ԽԱԿԵՑ Ճ.ՔՀ Ս-Ա. ԱՀՀՇԴ ԽԽՄՈՎ
Ճ ՔԴԿՈՎՈՎՈՒԴ ՂԵ ՔԸԹՄԿ.:: 28^{ee} ԱՀ-
ՌԴՄ-Դ ՄՈՉ ՃԱ ՔՖ-Ն ՄՊԻՓ ՀԱՀԸՆ
ՈՂԲ ԱՄՊԴՌԱ. ՄՈՉ Ս-Ա. ԴԿԴՎՓ
ՈՂԱ Ք.Մ ՔՊՀԴԴ ՔՆԻԼԽԱԿԵՑ ՈՒ
ԽԸՆ Դ.ՔՇ ՄՊԻՓ.:: 29^{ee} ՀԵ ԽԱՀՄ-
ՈՂԱ. ԴՊՎ ԴԻ ԱՊԴ ՄՊԴՎՓ
Ոտակիդի՛ւ ՈՀԿՎ ՀՀՔՄԴՈՒ-
ԱՄՊՀՄՎ հՀՔՄՊԵՀ. ՕօՓԱԼԱ.::
30^{ee} ԽԱՀՀՇԴ ՄԻ ԽԱ հՀԿ ՔԸԹՄՎԴ
ՃՓ ՄՊՄԱԾ. ԱՄ ԳԸՆԴ ՀՄ-ՆԴ
ՔՊԴ. ՔՊՄՎ ԸՆ ՄԱ.:: 31^{ee} ՈՂԱԿԱ ԳԻ
ԴՎՓ ՄՊՎ ՄԱ. ԱՄ ԳԸՆԴ ՀՄ-ՆԴ
ՔՊԴ. ՔՊՄՎ ԸՆ ՄԱ.:: 32^{ee} ՈՂԱԿԱ ԳԻ
ԴՎՓ ՄՊՎ ՄԱ. ԱՄ ԳԸՆԴ ՀՄ-ՆԴ
ՔՊԴ. ՔՊՄՎ ԸՆ ՄԱ.::

32፡ አሁ-ንግሥ ለእጣዕስኩበር፡ እና ሁ-ም ላ-
የ-ንግጥ-ሁ-ኝ በቅድ-ሰነ- ሁ-ለ- መከከላ
ርስት ሌ-ወርሃ-ጥ-ሁ ለማ-ጥ-ለ-ው ለአ-መ-
ቍ-ል ቀ-ፊ-ል.

“28 ໂທ່ວດຕັ້ງ ສາມັກ ດູກລ ຮສມວິນ ນົມ

^28 በዚ የጥንት ቁቃቄ ምንታን

አዲስ ቴክለሁ::	³³ የጥንቃኝም ገር ወይም ወርቅ መሬም ለበት አልተመኽሁም::	34እኔ ³⁴ ሁሆነ እችና ለእናገኘ ነው ለተ-በሚያ ሰላጥና የገር አንጻጣጣውን አገኘት ልማ ቁጥር ተወቃቄቸው::	35በተ-ሰላጥቸውን ይከ መን ቅጂዎችን መርሱት አንጻለበት በረ ሸጊውት ሁሉ አሳይቸዋለሁ:: ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ በዚህ ነው ያለውን የኋታ የዳደሪያዎች ቅል እናበታውለ::”
20:33	ተወስኑ፡ 31ቁጥር፡ 12፡ 2፡ 2፡ 17፡ 7፡ 2፡ 11፡ 9፡ 12፡ 14፡ 17፡ 1፡ 2፡ 5፡	20:34	አዲስ ቴክለሁ::
20:35	አዋጅ፡ 22፡ 41፡ አው፡ 9፡ 40፡ 21፡ 5 20:37	አዋጅ፡ 20፡ 20	የጥናውን አቶም በዘመኑ የሚኖሩት ቁጥር፡ ስለ አዋጅ ለተ-በሚያ ለመግዻው::
20:38	ቀር፡ 25፡ አው፡ 21፡ 5 21:1	አው፡ 16፡ 10 21:2	የጥናውን አቶም ለመግዻት ስነዕና በግኝ በፊርማውን ለመግዻት ስነዕና በግኝ

³⁶ይህን ካለ በቻ፣ ተብርሃኩ ከዚ-ለ-ም
ርር ሌሎች፡ ³⁷ሁ-ለ-ም እና ዝግጁ እለፈሰ፡ እው-
ለ-በንግም እንተ-ቻ በቅራው ስሙ-ት፡ ³⁸ሁ-
ለ-ም በላይ ለቦታውን የኩስመ-ት ከነጋጌኑን
መካሂያ ፍ-ቱን እንደማያየቹ የተተገረ-ቶው-
ቁል ነበር፡ ከዚ-ም እስከ መርክበ ይረዳ
በኩ-ት፡

ወደ ከፍተኛለም ገዢ

21 ካልርሰለ ከተለያን በታደ ቀጥታ
በመርከብ ወደ ቅስ ተጊሮን በማግ
አቶም ወደ ፍቃድ ከዘም ወደ እጥረ
አመራን፡ ²በዘመኑም ወደ ፍቃድ የሚረዳ
መርከብ ስላምና፡ ተቀኔረን ጉባኤቻን
ቀጠል፡ ³ቅድመ በታየችን ገዢ፡ ወደ
ግራ ተተናት በልፍናን ወደ ስርሱ አመራ
ን፡ መርከብችን ወካተት በጠርሱ ማራገኘ
በለ ንብረት፡ እኛም እነዚው ወረዳን፡
⁴ይቅ መሠመርተኝም በዘመኑ እንተተና
በበት ቅን ካልርሰለ ወር ተቀመጥ፡፡
እናርሳም በመንፈለ ሆኖው ደመወለሁ ወደ
አዲራለም እንደሸረድ የገዢ፡፡ ⁵የካይታ
ገዢችን ባለቀ ገዢ፡ ተተናቱው ጉባ
እኝን ተጠል፡ ይቅ መሠመርተኝም ሆለ
ከማስተዋዎች ካልቻቻው ወር እስከ
ከተማው ወጪ ደረሰ ስናን፡ በበኩራም
እር ተጠሪከከን ለሌደን፡ ⁶የተለሰባት
ንም በታደ እና ወደ መርከብ ገዢ፡ እና
ጠረሙም ወደ ቤታዊው ተመለስ፡፡

የነውርስ ተናሸተን ተዋካቻችን በመ
ቀጠል እውለማያዙ ይረዳኝ፡ ከመርከብ
ወርደም ለመንድዋጥ ለላምታ ካቀረቡን
በዚአ፡ እናደ ቅን ክኬርሰ ወር ሲያዝ፡
ለማግኘቱ ከዘይም ተናሸተን ተናሸተን ይረዳኝ፡
ከባቃቱ ወጪልዎችን እናደ በሁዋ
በፊልሰለ ተናሸተ ሰራተኞ፡ የእርሰም ተጋቢት
የሚኖሩ እናደ ይናገል ለቋጥ ለቋጥ

¹⁰በዚህም የዚህ ቀበት ከተቀመጥን በረከብ
አጠቃላይ የተባለ ነበረ ከይሁዳ ወረዳ;
¹¹ውደ እናም መጣር የእውሉነት መታወቂ¹²
ቁድ ወላደ፡ የራስኩንም እናም እናገር በማ
ልጻ፡ “መንኛዏ ቅዱስ፡” በኢየሱስነበሱም የለ-

አይሁዳ የካሂን መታወች በላለት እና
እሱ አድርጋው በማሳር ለእኩዴዎ እና
ልፈዎ ይስጠታል ይልል” እሉ::

12ይህን ስንጻዊ እናና በተምህ የሚኖሩት-
ቁዕስለሰ ወደ አያየተለም እንዲያረዳ
ለመነው:: 13ቁዕስለሰ ሆኖ፣ “ለምን እንዲሆ
እያለቀኑቸው ልቦን ተብበታቸው? እኔ
መታወች ቁርቶ ለለ ጉዳ እያስሰ ሆኖ
በአያየተለም ለመከተት እንዲሁ ተግባር ነኝ
እናቸው:: 14ምክራቸንና አልቀበል ለወገና
“እንዳሁ የኅጋኝ ዲቃፍ ይህን” ለላን
ተወካወ::

15በዚህ በፊት ተተሬሱትን ወደ አያየ
ተለም ወጥን:: 16በቅርቡ ካኩበት ደቀ
መካመ-ርተም እንዲያረዳቸ ወደ ምርጥን
በት ይዘዱን መጠና እናም በተምህ ተቀ
መጥን:: ምርጥን የቆዕሮስ ሰው ሰሆናቸ
ከመጀመሪያዎች ደቀ መካመ-ርተ እንዲ
ነበረ::

፳ወፈለስ አያየተለም ይረዳ

17አያየተለም በደረሰናን ገዢ ወጪዎች
በደረሰ ተቀብለ-:: 18በማግኘቱለም ደው-ለ
ኞች እና ተመራጭ ወጪ ይጠና

21:10 ምም 11:28
21:11 ተ 22:11:2

20 አንጻር-ም ይህን ሰላም-፣ እነዚሁበት
ይን አመሰንኩ፡ እውለስኩም እንዳሆ አለ-ት፡
“ወንድም” ሆኖ፡ በብዝ- ስ.ሀ የሚረጋገጫ
አይሁ-ደ እንዳሙት ተመልካት፡ ሁ-ለም
ዶግም ለመስኩ አሁን የሚቀኑ ዓይቸ፡²¹በአሁ
በዚ መከተላ የሚጥና አይሁ-ደ፡ ሁ-ለ
መስኩ እንዳ-ተውና ለፋይቸውን እንዳሆ
በብዝ፡ በአዋው ለማግኘት መመረት እንዳ
ቋና እንዳምታስተምር ሲለ እንተ ተና
የርእቶች፡²²መመግለጫሁን መለማት-ቋው
የሚቀቀቃ ንው-ና እንዳሆ ሙን እናደ
ሪን? ²³በአሁ የሚንልሁን እናርሆ፡ ሲለ
ለተ ያስተኞው እና-ት ለማቅ በኋላ ቢሮ
አሉ፡²⁴እነዚሁን ለማቅ ይህን ካነኝርሱ ይር
የመንጋቱን ለመ-ት ልፈም፡ ለ-ለቸው-ኩም
እንዳሰራው የሚመጣውን ጉባኤን ክፈልል
ቋው፡ በብሔር ሲለ እንተ የተገኘው-ቋው ለማቅ
ሁሉ፡ የሰው-ት እውነት እንዳለሁኗ እንተ
ፈለሁ ካነ-ን መሳቀው የሚተምር መመሬሁን
የው-ቋለ፡²⁵ከአሁበት ወንን የመት-ትን
በተመለከት ማን ለማቅ-ት የተመዋዋ የሚባለ
ዶግም ታ-ቋ የሞት ክብት እንዳይሰለ-ት
ዶግምም ክብመ-ት ስተስት ለ-ለቸው-ኩም
እንዳማዊ ወሰንን ፍጋጌቸው፡”

ԱՌԵՋՄԱՆ ՔՊՀԱՄՆ ՍԼ-
ՔԴԿԿԿԱ ՀԱՅ: ԽԻՇԿԿԿԿ ԶՃԱ
ՔԻՆԿ ՕԲԵ ՈՂՋՎԸ: ԽԱՆ ԵՀ ՔՆ
ՈՐԴ ՀԵՅ ՔԻՄ ՀՔՄՈՒ ԹՅՈՒՓ
ՀԵՀԱՅ:

12-^o ԱՆ.Ք.ՊՐՈ ԺԳՆՅ.Ք Ք.Ի.ՊԱ ՈՎ. Ա.Ք
Ք.Հ ԹՋ ՀԵ ՄՊԵ: ԱՀԱ.ՊՐՈ ԺՄՆ ՈՒ ՈՒ
Հ.Ք.Փ ԲՊԸ.ՊԱ.ՓԲ ՈՒ.Ք ՈՊԸ.ԳԵ.Դ.Դ
ՀԵ.Ս.Ը Մ.Ա Ա.Ա.Ց Հ.Ք.Չ Ք.Ի.Խ.Ը ՈՎ.
ԿՈՀ:: 13-ՈՒ.ՊԱ.ՊՐՈ ՔՊ: ‘Վ.Հ.Ջ.ՊՐ
ՊՎ.Ա Մ.Յ: ՕԵԳ.Դ.Մ Յ.Ա.Կ.Ա.Ս! Հ.Լ.Յ
Հ.Ե.Պ ՈՒ.Բ.Ր.Դ.Մ Ք.Յ.Ո.Դ Հ.Ե.Ս.Դ::

¹⁴ አርብም ቅጥሎ እንደሆስ አለ፡ የእ
ቅጥታትን አውሳኑ ልቃዴን እንደታውቁ፡
ደጋቁን እንደታይና ቅል-ን ካነጋድበቱ
እንደተለማ መርጠዋል፡ ¹⁵ እነላየሰውም ስለ
ልማትኩው ነገር በሰው ሁሉ ፍት ምስክር
ተሸጻዋለሁኝ፡ ¹⁶ ተያያዥ፡ እሁን ወንድ ተጠ
በቃለሁ? ተነሱታሁ ሰመ-ን እያጠራሁ ተጠ
መቁ፡ ከተመሳሳይም ተጠብ፡”

17. «ወደ አየሩሳለም ተመልከት በበተ
መቀዳደስ ስጋልያም ተመሳጥህ፡፡ 18. እናም
እናገረች አያሁ፡ እርሱም እሁንኑ፡ ይጥነህ
ከአየሩሳለም ወጣ! ለሉ እኔ የምጥመሰ
ከታወን እያቀበለሁምና” አሉ፡፡

19 እኔም እንደሆ አላሁት፣ ጽታ ሆኖ፤
በአንተ የሚያጠኑትን ስምም ለማስረዳ
ለመደብራሪያ፣ በየጥናት ሰብ ስር እንደ
ነበር አነዱህ ስምም የውጭል፤²⁰ ይጠቀሙ
የእንተን ለማሳተሙ የእስጣኩናን ያም
በሚያጠኑት ገዢ፤ በይጠኑትናው ተስ
ማግኘቱ በጥቃው ቁጥር የገዢኩናን ለበሰ
እጠጣቸው ነበር፤

“የታምህ “ሂድ” በኋቅ መግለጫ አሳይቷል
አላክሬሱና” አለቸ፡”

አው-ለ-ስ የድም ካር መሆኑ ታወቀ

²²አሁንም ይህን ቁል አስተያየት ደረሰ
ለመ-ት: ከዚህ በኋላ ገን ደማግቻውን ከፍ
በጣይነት: “ይህስ ከዚህ ገር ገኝ ያመዘገብ
በአይሁት መኖር አይገባውም!” በለው
መሆነበት::

²³ՀՆՉՈՒԹՅ ՀՔՐԵՒՌԴ ԱՊՈՒՄՎՈՅ
ՀՐ ՄԵՂՋԻ ԴԱՐՄՅ ՄՋ ԴՅ ՀՔՐՈՒՆ-
ՈՒՅ: ²⁴ԲՐՈԾ ՀԿՊԿ ՁՔՎՈՒՈՒ ՄՋ ՄԾ
ՈԼԸ ՀՆՑՔՔՐՈՒՌԴ ՀԱԽՈ ԱՊՅՈՅ ՀՆՑՔՍ
ՀՆՑՏԳՐՄՅ ՌՈՒՈՒ ՀՔՐԻՇՃ ՀՆՑՄԸ
ՄԾ ԴԱՀԿԱՆ ՈՄՅ: ²⁵ՁՔՎՈՒՈՒ ՈՄԳԾ
ՄԵՂՋ ԱԿՑԿ ՌՈՒՅ: ՀԿՊԿ ՔՓ
ՄՄՎՅ ՔՄՖ ՀԱՓ: “ՀՆՑԴ ՔԸՄ
ԱՌ ՖԸ ԳԸԸ ԱՄՊՎՀԲ ՖՄ ՔԸՓԲ
ԴՌՀԱՅՅ?” ՀԱՓ:;

22:11 *dmw*9:8
22:12 *dmw*9:17:
10:22
22:14 *dmw*3:13:
7:5;21;4*fc*15:8
22:15 *fw*14;*dhv*
23:11;26:16
22:16 *llw*8:6;
*omw*51:2;*hw*136:
35:1;*dh*3:5;*hw*2:
38;*cm*10:13;
*fc*11:
*hw*5:26;
*fw*3:5;*dh*10:22:
*hw*3:21
22:17 *dmw*9:26:
10:10
22:19 *fw*4:9;*b*
10:17;*dhw*8:3
22:20 *dmw*7:57:
60:8;1
22:21 *dmw*9:15:
13:46
22:22 *dhw*21:
36:25;24
22:23 2*dmw*16:
13;*dhw*7:58
22:24 *fw*29;*dhv*
21:34
22:25 *dmw*16:37

²⁶ የመቶ አለቸውም ይህን ስለማኑ፡
ወደ መር እነዚህ ቅርቡ፣ “ምን አያደረገሁ
እኔም ሆነ በውጥናል? ስወጥው እኩ ሪማዊ
ኋው” አለው፡፡

እርድ-ም፡ “አዥንጻ ነኝ” አለው፡፡
28እጥነገኝ መልሬ፡ “እኔ ይህን በጣት-
 የተናገሩት በዚ ገንዘብ አውጥቷል ነው” አሉ፡፡
 አውጥቷል፡ “እኔ የገኘ ካትወልኝሁ ፈጋጌ
 ሪማዊ ነኝ” አለው፡፡

29 Ուստի անհար ձագութ քն
Ո-դ ովդ օքաք նկառ պահ բաց
հայութ բըմ և ա տարկ զաք վեհ
Ուշագութ հօսք ուստի եւ:

አው-ለ-ስ በአይሁድ ንጂኑ ዲት ቅረበ

30 የሚሸጠው የመር አካባይ እናይሁዳ
ቁወልስና የሰላም-በት ተከክለዋው ጥናኝ
የት መን እናደ ሆነ ለማውቅ ስለ ልላጥ
ፈታዎች ከዚያ የኩኬት አለዋቸው የአድ
ህድ ሙንን እሳት በሙሉ እንዲሰጠበብ
አዘገጃቸው ቁወልስናም ከደረጀው እውጭ
ፈታዎች አቶመው::

23 እውለዎም ወደ በንገዱ ተተር
በለ በመመልከት፣ “መጀመሪያ
ሆኑ እኔ አስተዋጅ ቤት ይረሰ በሚጻፍበኩር
ቁጥር በንገዱ አልፎ ተመሳሳይሁ” እላቸ፡
በዘመኑ ገዢ ልቀ ክህናቱ ተናገሩ በቃው-
ሉስ አውጥበ የቆመ-ትን ማዋቅ እናን እን
ዲመትኝ እዝኩ፡ ዘመኑለም፡ “እንተ በየራ-
የተለሰኗህ ጉዳማኝ እግዚአብሔር ይግባኝ
እንተን ይመታሁ፡ በዚህ መሠረት ላት-
ኬድብኝ ተቀምጧሁ ለለሁ፡ ያለ ስሜ ለላ-
ለሙታዎች እንተ ሲሆሁ ስነን ተበኑል”
እላው፡፡

“እወለስ አጠቃላይ ቅመው የነበሩትም፣
“የእግዥናዕስን ሌቀል ከሆኑት ደኋረሰ
ትሰድ የሉህን?” አሉታዊ፡፡

“**አዕለምና** “**ወንድምት** ሆይ፣ **አዋኑ**
ከሁኔታ መሆኑን ባለምውቁ ነው፣ “**በአሁን**
በሆነ አለዋ ይህ ከፌ አትኩገር” ተብሎ ተክ
ጠላልኝ” አለቸው::

“**ዕወለሰም አሁን፣ ከፈለጉ ተስተዋዎች**
የኋላው፣ ከፈለጉ ዘርፍዎች መሆኑቸውን
ለላውች፣ “**ወንድዋጭ ሆኖ፣ እኔ ከፈረሰዋ**
የተውሉድሁ ዘርፍዎች፣ ሆኖ፣ ለፍርድ የቀረ
ብሔትታም የሙታንን ትንማኬ ተስፋ በግን

፳፻፭ ነው” ላል በዚንጂው ፈት መነሻ፡
”ይህንንም በተገኘረ ገብ፣ በፈርሰውያን
በስራቅውያን መከካላ ጥብ ተነሳ፡ ገንዘ
ወያን ለሁለተ ተከለለ፡ ዓዲቅውያን
የመታኑን ትንሬስ የላም፡ መልእክቶም
መፍጥስትም የለም የሚለ ሰሆነ፡ ፍራሽ
ወያን ባን በእነዚህ ሁሉ መኖር የሚያ
ምና ንብረ፡

፯፻፭ ማከተም ሆነ፣ ካልጠውያን መንግ
የሆነ እንዳደረሰ የአራት ስሜ መምህራርያው
ተናሸው፡ “በዚህ ስው ላይ ምንም ቅት-ት
አላገኔንበትም፣ መንፈሰ ወይም መልእክ
ተናገኔው እንደ ሆነ የሚ ይችውልላ?”
በማለት አጥብቀው ተከራከሩ፡ ¹⁰በዚህ ከዚ
የለ የተነሱም አማካይ የወለድን እንዳደረ
ናጥተለት ፍራሽ፣ ሰራሽ ለሌላሁ ወታደርቸ ወር
ዶወ ከመከተሞች ተቀቀው ወይ መና
ሰራር እንዳደግባት አለሁ፡

¹¹በማረቃጥለውም ልለት ቤት በእው
ገብ ቅዱ፡ “ክወለሰ ሆኖ አይሁ! በእ
የኩሳለም እንደ መስተርሱልኝ፣ በርምም
ዶግም ለተመስከርልኝ ይባሱል” አለው፡፡

ክወለሰን ለመዋሪ የተደረገ ሪፖ

፲፻፭ ሆነ፣ አይሁድ ተሰጠበዚ በጣ
ሥር ክወለሰን እስከተደረሰ ይረሰ እሁል
ወሂ ለለመቀመስ ተማማግለ፡፡ በዚህ ሆኖ
፩፻፭ ክወለሰን እስርባ በሌሎ ንብረ፡፡
፪፻፭ ወደ ከኩሳት አለቁቃና ወደ ስሜ
ግለዥች ዘዴወ እንዳሆ አለ፡ “ክወለሰን
እንዳደረሰ እሁል ለለመቀመስ ይነት መከላ
አድርጋና፡፡ ¹⁵እንዳሆ እናናት ከሚንጂው
ወር ሆኖም፡ ለሌላ ከዚያ ተከከለኛ የሆነ
ተጨማሪ መረጃ እስርባ እንዳምትኩል፤
አስመሰላቸው ክወለሰን ወደ እናናት እን
ዳሰድወ የወር አማካይ ለሚናት፡፡ እናናው
ገኘ ወደሁሆ ለይደርሰ ላንጻለው ነውም፡፡
¹⁶ነገር ሆነ የቆወለሙ የእንተ ላይ ሰላ
ሥራው በመስማት፡ ወደ መና ሰራር
ገብቶ ሆናቃውን ለክወለሰን እንደወ፡፡

¹⁷ክወለሰን ከመተ አለቁቃ እንዳሆ
መርቶ፡ “ይህ ላይ ለወር የሚገኘው
ነገር ሰላለ ወደ እስር ወጥናው” አለው፡፡
፩፻፭ ወደ መር አማካይ ለመድው፡፡
የመተ አለቁቃው፡ “እስረቃው ክወለሰ
መርቶ፡ ይህ ትልማት የሚገኘው ለገብ
ሰላለው ወደ እናና እንዳቀርቦ ለመናት
አለው፡፡

¹⁸አማካይ የገዢ ማማሻውን ላይ ይሁ
ለበታው ገል በማድረግ፡ “አጥኑለሁ
የምትኩልው ምንድን ነው?” አለው፡፡

²⁰ለቃቃም እንዳሆ አለው፣ “አይሁ-ደ ሰላ

23:18 ማር22:23:
1ቀርቡ15:12
23:19 ቀ፡29:እር
26:16፣ ቀ፡22:16
አቀበ3:4፣ ቀ፡22:7
17:18፣ 25:25፣ 26:
31:28:18
23:10 ቀ፡21:34
23:11 ቀ፡14:27
አሁን፣ 19:21:28:23
23:12 ቀ፡14:21:
30:አሁን፣ 20:3:25:3
23:14 ቀ፡12
23:15 ቀ፡1.አሁን
22:30
23:16 ቀ፡10:1
አሁን፣ 21:34
23:18 እኔ, 3:1
23:20 ቀ፡1:14:15

አርብ ተከከለኛ የሆኑ ተጨማሪ መረጃ ለማ
ግኝት የፊላጥ በመምሳሌ፡ የወለሰን ንብረ
በስራቅውያን ፈት እንዳቅርቡ በላይ
የሚሆኑ ተስማም ተዋል፡፡ ²¹በሌላሁ እናና እናና
በላይ የሚሆኑት ለገድለት እናናው
አየጠቀት ነው፡ ይግሞም እስከገድለት
ይረሰ እሁል ወሂ ለለመቀመስ ተማማግ
ዋል፡ እሁም ተዘረዘሩትው የእንተን መል
አየተመበብ ነው፡፡”

²²የወር አማካይ፡ “ይህን ለለኔ የገልጥ
ሀላጀን ንብረ ለማንም እንዳትኩር” በለ
ገልማትውን አስተዋቂው አስተበትው፡፡

ክወለሰን ወደ ቁጥር ተቀብ

²³የወር አማካይ አለቁቃና ሁለቱን
መርቶ እንዳሆ እናናው፡ “ከዚህም ሁለት ሁለት
አለት፡ ወደ ቁጥር የሚሆኑ ሁለት
መቶ ወታደርቸ፡ ሰላ ፍራሽቶና ሁለት
መቶ ብለ መር ወጥና እናና፡፡ ²⁴ይግሞም
ክወለሰን ቅዱ ተቀምመስት ወደ እናና ገዢ
ወደ ውስከሰ በይግና የሚደርሰበት ከዚት
ይህ ወቃ፡፡”

²⁵ይ.በረበም ወራ፡ እንዳሆ የሚል፡-

²⁶የተቀባው ወቃዎስ ለለየና፡
አከበር እናና ገዢ ለፈልከና፡
አለም ለለንተ ይህን፡፡

አይሁ-ደ፡ ይህን ስው ወካው ለገድ
ለ-ት ንብር፡ ንብር ሆነ የደም ለው መሆኑን
ስለውቃ፡፡ ከወታደርቸ ወር የሆኑ እናና
ፈጻሚ-ት፡፡ ²⁸ለምን ለከበ-ት እንዳ ለለት
ለማቀወም፡ ወደ ስንሳት አቅራቢዎ-ት፡፡
²⁹የተከሰሰውም ለጋታውን በተመለከተ
እናና ለሞት ወይም ለለሰራት የሚሆበው
እናናዎሮን ተረድቸለሁ፡፡ ³⁰አይሁ-ደ ሆነ
በዚህ ስው ላይ ምንጻቸውም በተረሱው ሆነ
መናው ወደ እናና ለከሁ-ት ከለዋቃው
እናናው ለግጥውን ከርከር ለለንተ እናና
ይ.የቀርቡ እነዚቃው፡፡

³¹በሌላሁ ወታደርቸ በታዘዝ-ት መው
ሏት፡ ክወለሰን ይሁው በሌላት እናና
እናናቸው ይረሰ ወጥና-ት፡፡ ³²በማግበቱ፡
ፈራሽቶና በቃ እናና.የፈርሰ-ት እናና
ጋው፡ ለሌላቸ ወደ መር ሰራር ተመለስ፡፡
³³ፈራሽቶናው ቁጥር በይረሰ ሆነ፣ ይ-በ
ገብወቃ ለእናና ገዢው ለተ-ት፡ ክወለሰ
ገኘ እናናው፡፡ ³⁴እናና ገዢው ይ-በና
ወ-ት ከነበበ በቃለ፡ ክወለሰን ከጥናው
አውታቸ እናና መቀ መዋቅው፡ የከልቀ
ወ-ት ለእናና በቃለ፡ ክወለሰን ከጥናው
የተ-ት፡፡ ³⁵እናና ገዢው ይ-በና
“²³በግብር የዚህ ቁል ተጠኗው እናናውቃ፡፡”

አው-ለ-ስ በፈልከለ ፊት ቅጂ

24 ካናምስት ቅን በፋይ ላው ክህ
ፍቃ አገኗያ ክንድቅንድ ምማማ
ለዋጥና መርመልሰ ክሚግባ መበቻ ጽሑ
ወደ ቁልጋይ መረዳ፣ በአው-ለስቦም ላይ የለ
ጥወን ክሉ ለእገዥ ጥሩ አቀራብ፡፡ ደቂወ-
ለብ ተመርቶ በቀረቡ ሆነ፣ መርመልሰ
እንዲህ ሌላ ክቡር አቀራብ፡ “በዚህ ፖስ
ክቡ ሆኖ፣ በእኔዎት ካውም ለሰነዘን ሆነ
ስተዋሪያና፣ እርቀ አስተዋየኑሁም ለዚህ
አሁን መካከላች አስተዋቀቷልታ፡፡ ዘዴዕታ-
ውና በየሩክዎ ይህን ወላጊ በታሳሳ ምስ
ዜና እንቀበላል፡፡ ውጤ ውጤ ይሰላጥ እን
ቆረጋዕከምህ፣ በአውራድ እንደ-ትሏማን መል
ከም ፊይም፣ እልሙንጻለሁ፡-

የኢ.ፌ.ዲ.ም እንደን አንድተባለው መሆኑን በመጋገፍ በከሰቱ ተቀብሩ::

¹⁰ՀԱՇ ԵՐԵՄ ԱՆՁԳՈՅ ՈՃԵ ԹԱ
ԵՒ ՈՃՈՓ ԵԱՅ ՃՈՓՆ ՈՃԵՍ ՈՃ
ՄՈՃԱՅ Ի ԱՌԱ ԽԵՐԸ ՔԻԼ ԺԿԱ
ԵՃՔ ՄՈՒՅՆ ՕՓ-ՓԼԱՅ ՈՃԱԼՍ ՔՄ
ԽԱՆՔ ՄՈՃԱՅ ՔՄԳԸՆՈՓ ՈՃԵԴՅ
ՆՄԱՅ 11 ԱՃՈՎԸ ԹԶ ՀՔԳ-ՆՈՎԸ ՔՄ
ՊԱ-Դ ԽՈՐՄ Ս-ԸՆ ԳՅ ՈՃԵԴ ՄՄ
ԵՆ ՀԱՆԴՎ ՃԱՍ ՈՓԴԱ ՊԿՀՐԴ Դ-Դ
ՈՃԱՅ 12 ԻՆԴ-ԲԸ ՈՃԵԴ ՄՓՔՆ ԽՄ
ՅՄ ԵԾ ՈՃԵԿԸ ԹԵՐՄ ՈՃԻՒ-Ը-Ը
ԹԵՐՄ ԱՒՆՄ ՎՆՐ ՈՃԵԴ-ՄԸ ԱԿ-Ն
ՈՅ ՈՆՄԿ ՀԱԴ-Դ-ՅՄ 13 ՀՈ-ՅՄ
ՈՅ ՈՆՄԿ ՀԱԴ-Դ-ՅՄ 14 ԵԱԿ ՀՅ
ԵԿ-Ն-ՅՄ 15 ԱԿ-Ն ԱԿ-Ն Կ-Կ-Կ
ՊԱ-Դ ՄՈՒՅՆ ՔԻԼ ՔԻ-Կ-Կ-Կ
Կ-Կ-Կ-Կ 16 ՈՃԱԼՍ ՊԱ-Դ-Կ-Կ-Կ
ՈՃԱԼՍ ՊԱ-Դ-Կ-Կ-Կ ՈՃԱԼՍ ՊԱ-Դ-Կ-Կ-Կ

24:1 *dh^m*23:2;
 24:30:35
24:3 *A·Φ1:3;*
*dh^m*23:26:25
24:5 *Φ^m14:*
Φ^mC1:24;
*dh^m*16:20: 17:6
 21:28:26:5+28:22
24:6 *dh^m*21:28
24:9 1·Φ^m2:16
24:10 *dh^m*23:24
24:11 *Φ^m1:4; dh^m*
 21:27
24:12 *Φ^m18:4; dh^m*
 25:8+28:17
24:13 *dh^m*25:7
24:14 *Φ^m5; dh^m*
 31:3+9:2+26:6+22
 8:23
24:15 *Φ^m7:5;*
 46:4+*dh^m*23:6+28:
24:16 1·*dh^m*23:1

24:17 *הַיְלֹדֶת* 11:29;
 30:14^a 15:25-28;
 31:1 *בְּפָנָים* 16:1-4; 15:
 2 *בְּפָנָים* 14:4 *בְּמִזְבֵּחַ* 10
24:18 *הַיְלֹדֶת* 12:1; *הַיְלֹדֶת*
 21:26
24:19 *הַיְלֹדֶת* 2:9;
 23:30
24:21 *הַיְלֹדֶת* 23:6
24:22 *הַיְלֹדֶת* 9:2
24:23 *הַיְלֹדֶת* 23:
 16:35-37; 27:3; 28:16
24:24 *הַיְלֹדֶת* 20:21
24:25 *הַיְלֹדֶת* 36:
 16; *הַיְלֹדֶת* 10:42;
 14:5; 23:11; 14:5:6;
 14:9; 17:5; 8:2 *בְּפָנָים* 6
24:27 *הַיְלֹדֶת* 12:3;
 23:35; 25:1; 14:9; 9:14
25:1 *הַיְלֹדֶת* 8:40;
 24:27
25:2 *הַיְלֹדֶת* 15:1;
הַיְלֹדֶת 24:1
25:3 *הַיְלֹדֶת* 20:3
25:4 *הַיְלֹדֶת* 8:40;
 24:23

17 ከብዕት ዓመት በረሃም፣ ለደረሰው
ወገኑ ምንቅጥና መሳሪያ ወደ አዲስ
አበባ መጠየች፡¹⁸ እናርዳም በበተት መቅረብ
የመንግሥት ሆኖበት ፈቃሚ ይህንን ስርጓ
አገኔ፡ የአሁን ሁኔታ ወይም ለጋቢ አል
ነበረም፡¹⁹ እገና ዘን ካለ ካላቸው አንተ
ፈት ቅርቡ ሌላዎች የሚጠቀው ካሉታል
አውራጀ የመጠ እናንፃድ እኩል እኩል
ወይም በዘጋጀ ወደተት አንጻር በሽንጻው
ፈት ቅርቡ በእራስዎት ጊዜ ይገኘበት
መጀል ካለ ይገኘበ፡²¹ በመከላከልው በቆ
ጥሃሁት ጊዜ ለለመታት ተንሱካ ካተገኘ
ሆኑት እና ነገር በስተቀር ባል ተከሰኗ
የቀረበው ሌላ ነገር የለም፡

22 ልላክዕስ ዘን የቤታን መግዛጭ በጣም
በዚ በዚ ሌላ ነበሩ፡ “የወር አካባቢ ሌላ
የለ ለመጠ ለተጨማሪዎች ወሳኔ እስጣለሁ”
በለው ዘንበት በቀጥር አገልግሎቶ፡²³ የዘጋጀ
የም ለቃወሚዎች መጠናቸውን እያስተ እያስተ
እናንፃድ በቀጥውና፡ ወቅቶችም ጉብተው
እናንፃድ ወቃድ እናንፃድ መቅረብ
እናቃወሚዎች፡፡

ዶ.ዕ.ሰ.ስ በፊትና አቶ ተስፋዎች

25 አሰጣጥም ወደ አውራጅዎ ክግባር
ከሁለት ቀን በእኔ ከቅርቡ
ውደ እያደሳለም መጠታ፡ ዓቶዴሁት አልቻ
ጥር የአይሁድ መሆኑ ፖቱ ቅርቡ
ቁወለሁን ከሁለት፡፡ ዓቶዴሁን መንገድ
በይ አድራሻው ሌጋፍለት ስለ ፋላጥ፡
ፈሰብ ለእኔር እንዲያደረገጥውና ወደ
እያደሳለም እንዲያስተካው አጥብቃው
ለመነት፡፡ ፍሰብዕም እንዲህ ሲል መለያ
ለቻው፡ ዓቶዴለት ተስር በቅርቡ እናር
፭-፸ እንደጋድ የተገኘ ቅጽ ቀን እና የቀኑ ካል የቆዱው፡፡

9^o እኔም ሪ-ብ የጥገናችን የእያወለን
ለም በጥቃለው መጋድ ሁሉ መቃወም
እንዳለበት ወሰኑ ነበር፡፡ ¹⁰ የእያወለዎም
የደረሰው-ት ይህንን ነበር፡ ከነበሩት እላ
ቀት ሆኖም ተቀብዬ በዘመኝነት እና
ስራአለሁ፡ በመገደግቻዎም ተስማማቸሉ፡
¹¹ ለባቀዱዎም በዘመኝነት ጥሩ ከዚም ሪ-ብ
ምኑ ሪ-ብ እያተዘዋወርሁ፡ የወድ-ብ ቅል
እንዳገኘ አሳይቷታው ነበር፡ በዚ መግ
ተሞላቸ በወጪ አገር እስከሚገኘ ካ-ተ
ሞቹ ድረሰ ተከታታይ አሳይቷታው፡፡

¹² “Ուստի տաշը հեծ քո ինչո՞ւ դա
հայութ մարդու դակու գովար աղջ
քոյնի ուրախութ վեց ¹³ Եղանակ սրբ
ձիւն գու աղ ուստի զաւս ուստի պատ
նե ինքնի բազուատ ուսցի ունեց ուր
աշքուն Ա-ը ինը զաւս ուրու հրաւ
¹⁴ Ս-պահուն ուրահու գու աղջութ հեցա
ուստի քառակ Քոյնի գու աղ գու աղ
Ա-ը գու աղջութ աղ ուստի պահուն աղ
գու աղ գու աղ գու աղ գու աղ գու աղ

15 “እኔምና; ‘ኩታ ሆይ፤ እንተ ማን ስው?’”
እልሁ::
“ኩታው እንዳህ ለለዚ፤ እኔ፤ እንተ
የምታልጋድኝ አያዥስ ነኝ:: 16 እሉ-ንግድ::
ተነሱኝ በአማርኛ ቅም፤ ለላ እኔ ለላየሽ
ወቅ ወደ ፍትም ለለምሳይህ ገዢ አገልጻ
ይና ምስክር እንደ-ትሸም ለምሮ ታገልዬ
ፈለሁ:: 17 ከዚ ስካብዎ ወደ እናርብ
ከምልከሁ ካልከበብ እድ-ንግሉሁ:: 18 እን
ተም በፍጥቶ ተከተል-ለሁ፤ ክመለማ
ወደ በርሃን፤ ካይይምንም ለልማት ወደ
እዝዕለሁ ተመልልጥዋለሁ፤ እናርብም

26:4 *¶v1:13:*
14:4; *¶v3:5*

26:5 *dmv22:31;*
23:6; *¶v4:5; v3:5*

26:6 *dmv13:32;*
23:6; *¶v4:15+28;*
20:6; *¶v15:8*

26:7 *¶v2:*
1:1; *¶v3:10:*
1:1; *¶v5:5; v6:1*

26:8 *dmv23:6*

26:9 *¶v15:21;*
16:2; *¶v1:1; v1:3*

26:10 *dmv8:3;*
9:2; *¶v13:14; v22:20*

26:11 *¶v4:10; v1:7*

26:14 *dmv5:2;*
dmv9:7

26:16 *dmv2:1;*
8:10; *¶v11:*
dmv22: 14:15

26:17 *¶v1:8;*
19:4; *dmv9:15;*
13:46

26:18 *¶v1:8;*
28:4; *¶v3:5; v4:2; v7*
16:4; *¶v24:47;*
dmv2: 238; *dmv20:21;*
dmv5:8; v1:13;
dmv1:29

26:19 **ה**,**ג**50:5
26:20 **ה****כ**18:
 11:35; 15:**ב**7-**ב**8
 3:**ב**ת, **ב**ש:3:
ה**מ**: 3:19:
 9:15; 19:25:
 22:13; 13:46:
 22:17-20
26:21 **ה****מ**:21:
 27:30;31
26:22 **ה**,**פ**24:
 44:**ה****מ**:104:3;124:
26:23 **מ**,**ת**7:
 21:**ה**,**ב**3:32; **ב****כ**6:
 15:20; 23:**ב**,**א**1:18;
ה,**ל**1:
26:24 **ר****ח**7:15:
 10:20; 1:**ב**3:4;10
26:25 **ה****מ**:23:
26:26 **פ**:3
26:28 **ה****מ**:11:24:
26:29 **ה****מ**:21:3:
26:30 **ה****מ**:25:
26:31 **ה****מ**:23:9
26:32
ה**מ**:25: 11:28:

የነውአትና ይቻርታ ይቀበለል፡ በእኔም ምግ
መን በተፈረሰት መከተል ሰጥት የገኘለ፡፡
19 እናንዳህ፣ ጥሩ አገራክ ሆኖ ካስተካክ አላለሁም፡
ማይ ለታየኩ ስእያ አልታዘዣ አላለሁም፡
20 ነገር ቤት በመጀመሪያ በደግባኝ ለማግ
ጥና፡ ቅጥሎም በእኔኑስላምና በይህ-
ለለ-ት ሁሉ-ት ከዘመናም ለእኔሸዋ፡ ጥሩ አ
እናንዳሁና ወደ ከጠቅኩና እናንዳመለለ-
የንሰአም ፍራ እናንዳሮች ገልጭ ተተገና
ርሃ-፡ 21 እኩለውም በመቅረብ ይዘው ላን
ድለ-ኩ የምክራት በዘመናምና ተመ-ኩ፡፡
22 የሚጠቅኩና ሰጥታ እስከ ቀኬ ለለልተ
ለይ፡ እኩለ፡ እኩለ ቅጣል ለተንጻም ለተ-
ልቀም እመሰኩ-ለሁ፡ ንብረቱና መ-ሳ
ይሁና ይጠፋግኘ ካለ-ት በስተቀር እና
ያቶኑ ነገር አልተገናሁም፡ 23 ይጠፋግኘ ከር
ለቀሰም መከራ-ን እናንዳማቻልና ከመ-ታን
ቀዳማ ሆኖ በመሸዋት ለእኔሁና ለእኔሸዋ
በርሃ-፡ እናንዳማቻልና ከመ-ታን

²⁴Ճամոքրո ՔԺՈՒՆՅԱ ՀՄԿ հԱՍ
ԱՅ ԱՄԳԴԱՌ ՔՄԹՅ ԻՐ ՀՔԸՆԴ:
“ՃՈՒՆՅԱ ՄՅ: ՀԱՄԾՍՅ ՈՒԿՅԱ: ՔԴ
ՔՄԿԵՐՈՐ ԹՈՒ ՀՈՇՑՈՒ” ՀԱՅՈ::

25 አው-ለ-በ የን አንዳ-ህ ሌ-ል መ-ለ-በ
“ከ-ብ-ር ፈ-ለ-መ-ስ ሆ-ይ የም-ና-ገ-ዥ- አ-ው-ነ
ተ-ና- ተ-ከ-ለ-ቻ- ነ-ር አ-ን-፩- አ-በ-ደ-ሰ- አ-ይ
ፈ-ለ-ሁ-ም-፡ 26 ይ-ህ-ን የም-ና-ገ-ዥ- ነ-ር ገ-ለ-ሁ-
የ-ው-ቀ-ፍ-ል-፡ በ-፩-ቱ በ-አ-ቦ መ-ለ-ት- አ-ና-ገ-
ፈ-ለ-ሁ-፡ ድ-ግ-ሞ-ም በ-ጀ-ብ-ቅ የ-ተ-ደ-ረ-ገ- ነ-ር
በ-ለ-መ-ም-፡ ከ-ዘ-ህ ነ-ር አ-ን-፩-ም አ-ን-፩-ም
ይ-ሰ-መ-ር- አ-ር-ጋ-ጌ- ነ-፡ 27 የ-ገ-ሙ- አ-የ-
ራ-ሳ- ሆ-ይ አ-ቢ-የ-ት-ን ተ-ም- የ-ለ-ም ወ-ይ-
አ-ዋ-፡ አ-ን-፩-ም-ታ-ም- በ-ው-ቀ-ፍ-ሉ-፡”

ՀՅՈՒՅԹ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

30 ካኩሮ በቃላ ጥናውም፣ እንደ ጥናውም፣
በርሃቅም፣ ክልኩርብ የር የተቀመጥ-ትም
ተናው፣ 31 ወጥተውም በቃለ፣ “ይህ ለው-
እኩንድ ልማት ለእኩረት የሚያውዣው ነገር
እኩል ጥናውም” ተቀባዩ::

³²ՀՄԵՔԹ ՃՆԹՂԴ: “ԵՍ ՈՎ ԹՅ
ՓԴԸ ՔՊԴ ՊԲԸ ՔԸ ՄԱՓՔ ՔՅԱ
ԿՈԾ” ՀԱՅ::

"23 *W. G. B.* *W. L. M.*

ቁዱለስ በመርከበ ወደ ይም ተወስድ

27 ወደ አጠልያ እንደገኝ በተው
ስነ ገዢ ቁዱለስና ሌሎችን
እስረዋች የንገዢ ነገሮች ከፍለ መር
አባል ለሁኔታ ያልየሰ ለተባለ የመቶ
አሉች እስረካደዋች፡ የከላደራማቻዎስ ተኩ
ሥቶ በእሳያ እውጭና ባክር ይርቃ ላይ
ወዳለት ወደቦች በሚሆኑው መርከበ ተኩ
ፋይን የባክር ጥሩ ይመርጋ፡ በተሰለቸች
ይኖር የነበረው የመቆያንያ ለውጭ እርስጥ
መከላም ከኩና የር እስረ፡፡

“በሚችቄተለው ቅን ስራና ይረሰኝ፡ ያልየ
ሰም ለቁዱለስ ደንብት በማግኘት ወደ
ውጭ ይች ዘዴ ለጋጅ እንዲቀበል
ፈቁደለት፡፡ የዘዴዎም ተኩሙትን በባክር
ተኩሙት፡ ንብ ከፋት ለፈቁደለት ለመተመሪያ
የቁዱለስ ደፈቁት ተኩ እድርን በልፍን፡፡
የዘዴዎም በቁዱለስ ደርጋ የልወጪ
ባክር ከተኩበት በንብ በልፍ እንጂ መ-
ሬ የተ በለ በታ ይረሰኝ፡ የዘዴዎም የመቶ
አሉ ቀው ወደ አጠልያ የሚሆና የእስኩ
ድርያ መርከበ አማካና እስረራቸ፡፡ 7 የዘ-
ዴዎም በጥቅም እየተጠኗኝ ቁዱለስ አካባቢ
በዚቃቃ ይረሰኝ፡ ንብዎም ወጪ ፈቃት እንዲ
የዘዴ በከተለበት ገዢ በልአመና አመጣ
እድርን በቀርቡ ተተማኝ ይድኝ፡ 8 የዘ-
ጥኩዎም ይዘን፡ በለያ ከተማ አመጣ
ወዳለው፡ ‘መልካም ወደጋ’ ወደ ተባለ
ስኩር በዚቃቃ ይረሰኝ፡፡

9 የዘዴዎም ገዢ በዝናዣ፡ የጀመር ገዢ
በመርከበ መዝናዣ እንዲ ሆኖና እው-
ለስ፡፡ 10 እንደት ለወቃ፡ ጥሩዎ እንዲ
እንደሆነዎን በመርከበ በወቃቱ፡ እንዲ
ሀ-ዎም በእና በራሳቸ ላይ እንዲ ተፈቁ
የፈቁት እንደሆነዎርስ ይታየች” በለ-
አስተነቀቃቃው፡፡ 11 የመቶ እሉችው የገን
ከሻውለሁ ማኅር ይፈቁ የመርከበ መሆኑ
የመርከበ በለቤት ያለትን ያለማ እስር፡፡
12 ከይምኑ ተኩዎም በዘዴዎም በቀርቡ
ይቡብ የመሆኑ ለመሆኑ ተይይ
የሚሆኑ እስር፡፡

የባክር ማሻሻል

13 መጠናኝ የደብብ ንብ በንብ ገዢዎም
እንደሰበት የህንጻችው መሰለአቶው መል
አቶች እቅለው፡ የቀርቡን ይርቃ የመ
ሆኑ ተኩዎ፡፡ 14 የዘዴዎም ለቁዱለስ የገን
ገዢ የሚሆኑ የመሻለት ንይለኛ ወመለሁ

27:1 ፍርማ:10:1
16:10:18:2:25:1:22:5

27:2 ፍርማ:2:9
16:9:17:1:19:29
27:3 ፍርማ:1
ማር:11:21:1
ሐመ: 24:23:28:16
27:4 ፍርማ:7
27:5 ፍርማ:2:10
6:9
27:6 ፍርማ:1
18:2:25:12:25:28:
11
27:7 ፍርማ:12:
13:21:4:4:1:5
27:8 ፍርማ:16:29:
31:12:27:29:
ማር:29:7
27:10 ፍርማ:21
27:12 ፍርማ:7
27:14 ፍርማ:4:37

27:16 ፍርማ:30
27:17 ፍርማ:26:39
27:18 ፍርማ:19:38:
የኩ:5
27:21 ፍርማ:10
27:22 ፍርማ:25:36
27:23 ፍርማ:5:19:
18:9:23:11:ርዕስ
1:9:2:ዕስ:የጥ:17
27:24 ፍርማ:44:
ሐመ: 23:11
27:25 ፍርማ:22:36:
ማር:4:20:21
27:26 ፍርማ:17:39:
ሐመ: 28:1

ኩስ ከድቢ-ፋዊ ተኩሙት ቁልፍና መጠ
ጥቃው፡፡ 15 መርከበ፣ኩም በማስበለ ለለ
ተያዙች፡ ወደ ንብ ለተባለ እልቻለቃም፡
ስለዘህ መግዛድ ለቁዱ እኩስ ተኩሙት፡
16 ቁዱ የተባለቃውን ተኩስ ይበት ተኩ
እድርን በማስበለ የመርከበን ይፈቁው
እናን ይፈል በብዱ ይካሏ ለማትረፈ
ቻልን፡ 17 ይፈለዋም ወደ ላይ ተኩሙት
ከወቃት በንብ መርከበ እንዲከራይ
ዘርምና በጠመድ መግጥመው እኩስ፡፡
ስርጾስ ከተባለው እሽዋማ ያለል የር
እናን ይፈል ተኩሙት፡፡ ለቁዱ እኩስ የፊል
እንደትኩና ይፈረን፡፡ 18 መግበለዎም ከፋይ
ስለንገዢ ተኩሙት፡፡ በማግኘት እኩስ
ወደ ባክር ማሻሻል ወጪ ተኩሙት፡፡ የዘዴዎም
ወደ ባክር ማሻሻል፡፡ ወጪ ተኩሙት፡፡ የዘዴዎም
ከወቃት ተኩሙት፡፡ የዘዴዎም ወደ ተኩሙት
ስለ በረታዊን ለመተረፈ የነበረን ተኩ
ሁለተ፡፡ ለመተረፈ የነበረን ተኩሙት፡፡

21 ለዋና እህል ለቁዱለስ በዘዴዎም
ከወቃት በንብ፡ ቁዱለስ በመከበቃው ቁዱ
እናን እለ፡ “እናን ለወቃ ለሆነ የኩ
ርቻቻዎን ለወቃቃዎ በሆነ የኩ እኩስ
መስለ ለተተማቻዎና ይህ ተኩሙት ተኩ
ገልጽለበትዎ እኩ፡፡ 22 እኩዎም በሆነ
አይሁት መርከበ እንዲ እኩሙት እኩሙት
ኩስ እንዲ እትመኩም፡፡ 23 በትንተኩናው
ለለት፡፡ የእርስ የሆኩሁትና የሚመልከው
እኩዎን የአካው መልከ በእጠገብ
ቁዱ፡ 24 ቁዱለስ ለሆነ እትመኩ፡፡ በቀኑ
ፈቃት መቁዱ ይገባል፡ እኩሙት የር
ዝብ-ጥኩዎም ለወቃ ለፈቁው እኩዎን
እት ስራልሆል እሉ፡፡ 25 ሲለዘህ እኩሙት
ለወቃ ለሆነ እርስ እኩ ነት
እናን እንደሆነው እንደሆነዎን በእኩዎን
አምራጻው፡፡ 26 ይህን እኩ፡፡ ወደ እኩሙት
ይበት በኩስ ተመደኝ እኩዎም መማላቃዎ
እቁዱለስ፡፡”

በመርከበ እኩ መቁዱለስ

27 በዚቃቃ እኩ-ጥኩው ለፈቃት በእኩዎም
ባክር ላይ ከወቃ ወሆኑ ለጥንተኩ፡፡ እኩስ
ለለት ገዢ መርከበቃው ወደ መሆኑ
የተቁረሰብ መሰላቃው፡፡ 28 የተልቀት መለከ
ቁዱ ገመድ ወደ ታኩ ጥለው ለመለከት
የመሆኑ ጥለቀት እርባ ሥትና የሀ ሆኖ
እጥኩ፡፡ ከተቀቀት ገዢ በንብ የዘዴዎም ይግሙው፡-

*9 የዕርዳታ ለፈቃት ያገኘል፡፡

*10 በጥኩ ገዢ ይህ ሆኖ ለፈቃት የእኩዎም እኩስ
መለከቃ፡፡

ዓ.ጥል. ተልቀች፡ መሰን ማረጃው የወል ሆኖ፡
 ይከፍተዋቸው የር እንደገኘነትም በመፈጸሱ፡፡
 እሳት መልካቻች ከመርከበ. በበተታል
 ማለ፡ የህንጻ በኋላ እያለም ያለምኑ
 ንበር፡፡ ³⁰መርከበዋቸው ከመርከበ. በበተ
 ፊት መልስቅ የሚተለ. መስለዎ፡ ታንኛው
 ይሳይ በማውራድ ከመርከበ ሌያመልጠ
 ባኩኬ፡፡ ³¹ክው-ለ-ሳም የሙያ እለዋውንና
 ወታደሮችን፡ “እነዚህ ለማቅ መርከበ ባይ
 እሳቸዋ እናንተም ለተተርሱ እት-ቻለም”

39 ՈՒՆԿԹԻ ՂԱՅ ՄՃ ՔԱԾ ՄՓՀԸԴ
ՄԵՇ ՀՃՄՔԻ ՆՈԾ: ԿԱՑ ՊՅ ՏԸ ՔՀ-
ՀՃՓՄ ՐՄՆ ՔՊՀԸ ԱԾԴ ՀԵՒՄ: ՈՒ
ԴՔՄ ՄԸՀԱԲ-Դ ԴԳ-Մ: ԽՃԱ.Բ ԱՊ
ՔԸՆ ՄՈՒՆ: 40 ԻՆ.ՔՊ ՄՎԱՀԻՖԵՆ
ԽԸԾՄ ԱԺԸ Մ-ՆԴ ԴԼՄ: ԿԱՅ ԷՒ:
ՔՃ-ԴՔ-ԴՊ ՂՄԸ ՈՒ.ՔՎ ՂԱՅ ԷՒ:
ՔՃ-ԴՔ-ԴՊ ՌՃ ԱՆԿԸ ԻԳ ՀՃԸՄՎ-
ՄՃ ՊԱԿ ՏԸՀ ՔԸՀ ՀԿԴ: 41 ԿԱՑ ՊՅ ՄՎԸ
ԻԱ ԻԿԱՓ ՔՎԱ ՋԸ ԴԱ-ԴՎ: ԴԳ-Մ
ՄԸՆԴ ԿԻ: ՔՃ-ԴՔ ԻԳԱ.Պ ՀՃՓՄ-
ՄԸՆԴ ԴԳ ԴԳ-Մ ՀՃԸՄՎ ԱԼ: ՔՃԸ
ԴՔ-Մ ԻԿ ԱՄԸ ԱՄԸ:

መንግድ ሁሉም በደንና ወደ ምድር ይረሰ፡፡
ቁወለስ በመሳጥያቸ ይረሰት

28 በደንና ወደ ጥናር ከደረሰ
በቃና ያሱትኩ መሳተም ተብል
እንደምጥጋራ ተረዳን፡ የየሱትኩ እዋ
መቶም የሚያስገኘው ያግኘት አሳይ፡
ዘናዕና በርድ ንርፍ እለት እንደደወ
ሁዳቻን ተቀብለ-ን፡ ይችውለሁም ውጤረ-
ሰብሰብ ወደ እሳቱ ለሚኖር፣ ከመ-ቀቱ
የተኑሱ እኩትኩ ወጥታ እች በይ ተማ
በቀቻ፡ የየሱትኩ እቅወጥ እባብ በረሱ
አይ ተጠላጥኩ በይ ሂይ፡ “ይህ ስው-
በለ ምንጥ ነፃሰ ገዢ ነው፡ ከአሁር በ-
ያሙ ልተ እንዲ የፋርድ እምላክ በስ
ይወጥ እኔ ይኖር እለፈቁደለጥም”
ተባባለ፡ ይችው ሌሎ ማን እሳይበትኩ ወደ
እሳቱ እራሱትኩ፡ እንደምጥጋ
እልፈረሰበትም፡ ይሞና ከአሁን እሁን
በወነቱ የባባል ወደም ደንጋት ወጥ
ይወቅቁል በለው ይጠበበቁ ንርፍ፡ ንርፍ
ማን በዚ ሂይ ማጣቀው ምንም የተለያ ንርፍ
እንዳፈረሰበትኩ በይ ሂይ፡ ካሳ
በችውን ለውጭው፡ “ይህን እምላክ ነው”
እሉ፡

በዚህ የዚህ ስራው አስተያየት የድጋፍ ተች
ለላቹ የጥጥልዎን ሰነት የሆነ መሬት
ነበረ እርዳዋም በበቱ ተቀብለን ማስተ
ቀኑ በጥርጋት አሳተኗልፃ፡፡ የጥጥልዎን
አሳት በጥናትና በጥቅምት አመጣ
ተሸጻ ተኩተ ነበሩ፡ ይመለሰዋም ሌጠቃቁው
ገባዎን ከሳደግለት በረከት እኩን ወቅም
ፈመዎ፡፡ የይሁም በሆነ ገዢ፡ በደረሰቱ፡
የነበረ ሌሎች አመጣው-ጥቅም አያመጻ
ተፈመዎ፡፡ ¹⁰እኩንም በዚህ መንገድ አካ
በሩ፡፡ በመርከበዋም ለመሆኑ በተዘረዘሩ
ገዢ፡ የዚህ የሰራዎችን በሉ፡ ወቅኑን ያረጋግጧል፡፡

કોણ રોડ

“ወሰት ማደራም አስተማረሰለው በታ ደረሰ
ል.ቀበለኛ መጠና እውለው ባይቶው ገብ
እነዚህበኩልን አመሰንና፡ ተክናናም፡ 16ይም
በደረሰና ገብም፡ እውለበ ይጠበቀው
ከነረረው ወታደርር የር፡ ለበታወው በዘመ
አንዳቸው ተፈቅደለት፡”

እውለበ በጥበቃ ሆኖ ሆኖ ስለክ

17ከሂሳት ቅናም በእኔ፣ እውለበ የካይ
ሁኝ መጠዋት በእኔናነት መሩ፡ በጥበቃ
ሰነም ገብ አንዳህ አገቶው፡ “መንድሞች
ሁቴ፡ እኔ፣ አካባቢችንና ወይም የአበቶች
ቻን ሆኖው የሚችልን ምንም ስላም
ሆን፤ በኢየሱስለም አስረው፡ ለርማው-ሮን
አሳልው በጥተው-ቁል፡፡ 18እናርሰም መር
ምረው ለሞት የሚያው በኋል ሰላም
ኋ-በኋ፡ ልራ-ቁን ልራ-ገዢ እናር፡ 19እኩ-ድ
በተቁወሙ ገብ ሆኔ፤ ለቀበር ይጠበቅ
ማለት ሆኔ ሆኔ እኩ-ኋ፡ አካባቢ የምኑ
ሰበት ምክንያት ዓይነ እረዳለም፡ 20እና
ኋ-በኋ ለማጥና ለማናገገር የጠራ-
ቁ-ሁ በዚህ ምክንያት ነው፤ በዚህ ስጋ
ለት የታሰር-ትም ለለሰራኬል በተሰው-
ተሰሩ ምክንያት ነው፡፡”

21እናርሰም አንዳህ አለ-ኋ፤ “በለ አንተ
ከይሁ-ዳ ምድር የተጠና አንዳም ያብዛበ
አሳልሬበንም፤ ከዘመ የመጠና መንድሞችም
በለ አንተ የቀረቡት ወይም የተ-ጥገና-ት
አንዳች መተሪ ነገር የለም፡፡ 22ይሁ-ን
አንዳ-ኋ ስዋት ለለዚህ የአጠነት ከፍል በየ
በታወው ክፋ አንዳማ-የውናብት አገወ-ቁ
ለን፤ የአንተ አስተ-የየት ድማው ምን አንዳ
ሁኔ መሰማት አንዳራረግና፡፡”

23ቀን ከቀጠናለትም በእኔ፤ በዝህ ሆኔው
ወደ ማረራይ ስጋዬው መጠና፤ እናርሰም
ከጠዋት ይምር ለሰነድ ማንታ ሲለ እነዚህበኩል
መንማሸት እየመሰናለ የበራ-ራቸው ነገር፤

28:16 ከም24:
23:27:3
28:17 ከም6:14:
22:5:25:28
28:18 ከም22:
24:23:9:26:31: 32
28:19
አሁን 25:11
28:20 ከም21:
33:26:6:7
28:21 ከም22:5
28:22 ከም24:5

ከመ-ሰ እናና ከነበረቸው በመተቀበ ሰለ
እ.የሰ-ለ ሌ.የሰምናቸው ቅናር፡ 24እናናን
ይች እርስ የሚለውን እምነው ተቀበለ፡
ለለ-ኋ ቅና አስመነበት-ቸው፡ 25እርስ በርስ
ቸው-ም አለተሰማው-ቸው፡ እውለበም አንዳህ
የሚል የመጠራዕና ቁል ከተናገቸው
በኋል ሆኔ፤ “መንጋለ ቅናስ በንበረ በአዲ
ይ.የሰ አማካይነት ለአባቶችሁ በተኋ
ከላ አንዳህ በሌሎ ተናገርአል፤

26“ ወደዘህ.ሁ አካባቢ ሆኔ፤ እንዳህም
በለቸው፤
“መሰማት-ን ተሰማለቸሁ፤ ነገር ሆኔ
አት-ተው-ለ-ም፤
ማጥና-ት ተያሳቸሁ፤ ነገር ሆኔ
አት-መለከቱም፡፡”

27የዘህ.ሁ አካባቢ ልብ ድንዳቸአልና፡
ቋርቸው-ም ተደርጓል፤
የይኖቸው-ም ዘዴናወል፡፡
አለዘመግ፡ በይኖቸው አይተው-፤
በይኖቸው ለጥተው-፤
በለጥተው አስተው-፤
ይመለስ-ኋ እኩ-አት-ቁልሁ፡፡”

28“በለዚህ የእግዚአብዕስ ማያን ለእኩ
ወብ አንዳ ተሰብ አንዳቸው-ቁ እኩ-ል-
ለሁ፤ እናርሰም ይሰማ-ቁል፡፡” 29ይሁ-ንም
ከተናገሩ በእኔ፤ እየዚ-ድ እርስ በርአቸው-
አይ-ሁ እየተከራከሩ ሆኔ፡፡”⁺

⁺29እውለ-ሰም ልብ በተከራው- በት
ሁለት ዓመት መ-ለ ተቀመጣ፤ ወደ እርስ
የሚመጠ-ት-ንም ሁ-ለ በደረሰ-ት ይቀበል
ነገር፤ 31ማንኛም የይከለከለው የእነዚህበኩል
መንማሸት እየሰበበ፤ ሲለ ቤታ እየሰ-ለ
ከርስቶች በይክ-ም ማለፊነት የሰ-ተ-ምር
ነገር፡፡

⁺29 አንዳህ የጥናት ተርጉምች ይህ ቁጥር ያለቸው-ም፡፡